Book of Enoch

Translated by R.H. Charles, 1917

መጽሐፈ ሄኖክ

ምዕራፍ 1

1.የሄኖክ ምርጦችና ጻድቃን የባረከበት የበረከት ቃል በመከራ ቀን የሚኖሩ ክፉዎችና እግዚአብሔርን የማያምኑ ሁሉ በሚወገዱበት ጊዜ።
2.ምሳሌውንም አንሥቶ፡- ጻድቁ ሄኖክ በእግዚአብሔር ዓይኖቹ የተከፈቱ መላእክት ያሳዩኝን የቅዱሱን ራእይ በሰማያት አየ ከእነርሱም ሁሉን ሰማሁ ከእነርሱም ዘንድ ሰማሁ። እንዳየሁት ተረድቼአለሁ፥ ነገር ግን ለዚህ ትውልድ አይደለም፥ ለሚመጣው ሩቅ ላለው ትውልድ እንጂ።
3.ስለ ተመረጡትም አልሁ፥ ምሳሌዬንም ስለ እነርሱ አነሳሁ፡- ታላቁ ቅዱስ ከማደሪያው ይወጣል።
4.የዘላለም አምላክም በሲና ተራራ ላይ በምድር ላይ ይረግጣል፥ ከሰፈሩም ይገለጣል፥ በኃይሉም ኃይል ከሰማያት ሰማያት ይታያል።
5. ሁሉም በፍርሃት ይመታሉ፥ ጠባቂዎችም ይንቀጠቀጣሉ ታላቅ ፍርሃትና ድንጋጤም እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ያዛቸው።
6. ከፍ ያሉ ተራሮችም ይናወጣሉ፥ ኮረብቶችም ዝቅ ይላሉ፥ በእሳትም ፊት እንደ ሰም ይቀልጣሉ።
7. ምድርም ትቀደዳለች፥ በምድርም ላይ ያለው ሁሉ ይጠፋል፥ በሰውም ሁሉ ላይ ፍርድ ይሆናል።
8. ከጻድቃን ጋር ግን ሰላም ያደርጋል። የተመረጡትንም ይጠብቃል ምሕረትም በእነርሱ ላይ ይሆናል። ሁሉም የእግዚአብሔር ይሆናሉ፣ ይሳካላቸዋልም፣ ሁሉም ይባረካሉ። ሁሉንም ይረዳቸዋል ብርሃንም ይገለጣል ከእነርሱም ጋር ሰላም ያደርጋል።
9. እነሆም! በሁሉ ላይ ይፈርድ ዘንድ ዓመፀኞችንም ሁሉ ያጠፋ ዘንድ ከአሥር አእላፋት ቅዱሳኑ ጋር ይመጣል፤ ሥጋ ለባሾችም ሁሉ ኃጢአተኞች ስላደረጉት ኃጢአተኛ ኃጢአተኞች ስለ ኃጢአተኛነታቸው ሥራ ሁሉ ስለ ኃጢአተኞች ስለ ጨካኙ ነገር ሁሉ ይወቅስ ዘንድ። በእርሱ ላይ ተናገሩ።

ምዕራፍ 2

1.በሰማያት ያለውን ሁሉ፣ ምሕዋራቸውንም የማይለውጡ፣ በሰማያትም ውስጥ ያለን አብሪዎች፣ ሁሉም በየጊዜያቸው እንዴት እንደሚነሱና እንደሚስተካከሉ ተመልከት። በቀጠሮቻቸውም ላይ አትተላለፉ።
2.ምድርን ተመልከቺ፣ እናም በርሷ ላይ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የሚደረጉትን ነገሮች፣ ምን ያህል የጸኑ እንደሆኑ፣ የእግዚአብሔር ሥራ ሁሉ ለእናንተ እንደሚታይ እንጂ በምድር ላይ ካሉት ነገሮች አንዳቸውም እንደማይለወጡ ተጠንቀቁ።
3.በጋንና ክረምትን ተመልከት፥ ምድርም ሁሉ በውኃ እንደሞላች፥ ደመናና ጤዛም ዝናብም ያርፋሉ።

ምዕራፍ 3

ከአሥራ አራት ዛፎች በቀር በክረምቱ ወቅት ዛፎቹ ሁሉ የደረቁና ቅጠሎቻቸውን ያፈሰሱ እንደሚመስሉ ተመልከቷቸው፤ ቅጠሎቻቸው ሳይጠፉ ነገር ግን አሮጌውን ቅጠሉ ከሁለት እስከ ሦስት ዓመት ድረስ አዲስ እስኪመጣ ድረስ ያቆዩታል።

ምዕራፍ 4

፩፫ እናም ደግሞ፣ ፀሀይ ከምድር በላይ እንዴት እንደምትሆን የበጋውን ወራት ተመልከቱ። ከፀሐይ ሙቀትም የተነሣ ጥላና መጠጊያን ትፈልጋላችሁ፥ ምድርም ደግሞ በሙቀት ታቃጥላለች፥ ስለዚህም በምድር ላይ ወይም በዓለት ላይ ከትኩሳቱ የተነሣ ልትረግጡ አትችሉም።

ምዕራፍ 5

1.ዛፎቹ በለመለመ ቅጠሎች እንዴት እንደሚሸፈኑ ተመልከቱም፥ ፍሬም እንደሚያፈሩ ተመልከቱ።
2. ሥራዎቹም ሁሉ ከዓመት ወደ ዓመት ለዘለዓለም ይሄዳሉ፥ ለእርሱም የሚሠሩት ሥራዎች ሁሉ፥ ተግባሮቻቸውም አይለወጡም፥ ነገር ግን እግዚአብሔር እንዳዘዘው እንዲሁ ይደረጋል።
3. ባሕሩና ወንዞችም እንዴት እንደሚፈጸሙ ተመልከት እና ሥራቸውን ከትእዛዙ እንደማይለውጡ ተመልከት።
4.እናንተ ግን አልጸናችሁም የእግዚአብሔርንም ትእዛዝ አላደረጋችሁም፥ ነገር ግን ተመልሳችኋል፥ በታላቅነቱም ላይ ትዕቢቱንና ክፉ ቃል በአፋችሁ ተናገረ። እናንተ ልበ ደንዳኖች፣ ሰላም አታገኙም።
5.ስለዚ ዘመናችሁን ትፈጽማላችሁ፤ የሕይወታችሁም ዓመታት ያልፋሉ፤ የጥፋታችሁም ዓመታት በዘላለም ፍርድ ይበዛሉ፤ ምሕረትም አታገኙም።
6. በዚያም ወራት ስማችሁን ለጻድቃን ሁሉ የዘላለም ፍርድን ታደርጋላችሁ፤ የሚረግሙና የሚረግሙም ሁሉ በእናንተም ኃጢአተኞችና እግዚአብሔርን የማያምኑ ሁሉ ይወቅሱባችኋል፥ ለእናንተም እግዚአብሔርን የማታድኑ እርግማን ይሆንባችኋል። እና ሁሉም። ..ደስ ይላቸዋል፥ የኃጢአትም ስርየት፥ ምሕረትም፥ ሰላምም ትዕግሥትም ሁሉ ይሆናሉ፤ መድኃኒትም መልካም ብርሃን ይሆንላቸዋል። ለኃጢአተኞችም ሁሉ መዳን የለም ነገር ግን በእናንተ ላይ እርግማን ይኖራል።
7. ለተመረጡት ግን ብርሃንና ደስታ ሰላምም ይሆንላቸዋል፥ ምድርንም ይወርሳሉ።
፰ እናም በዚያን ጊዜ ለተመረጡት ጥበብ ይሰጧቸዋል፣ እናም ሁሉም በሕይወት ይኖራሉ እናም ዳግመኛ ኃጢአት አይሠሩም፣ ወይ በኃጢአተኝነት ወይም በትዕቢት፣ ጥበበኞች ግን ትሑት ይሆናሉ።
9 ዳግመኛም አይበድሉም፥ በሕይወታቸውም ዘመን ሁሉ ኃጢአትን አይሠሩም፥ በእግዚአብሔርም ቍጣና ቍጣ አይሞቱም፤ ነገር ግን የሕይወታቸውን ዕድሜ ቍጥር ይፈጽማሉ። ሕይወታቸውም በሰላም ይበዛል፣ የደስታቸውም ዓመታት ይበዛሉ፣ በዘላለም ደስታና ሰላም፣ በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ።

ምዕራፍ 6

1.፩፰ እናም እንዲህ ሆነ የሰው ልጆች ሲበዙ በእነዚያ ቀናት ቆንጆ እና ቆንጆ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው።

2. የሰማይም ልጆች መላእክት አይተው ተመኙ እርስ በርሳቸውም፡- ኑ፥ ከሰው ልጆች መካከል ሚስቶችን እንምረጥ፥ ልጆችንም እንንወለድ ተባባሉ።
3. መሪያቸው የሆነው ሰምጃዛ እንዲህ አላቸው፡ -‘ይህን ተግባር ለመፈጸም በእርግጥ እንዳትስማሙ እፈራለሁ፣ እናም እኔ ብቻ የታላቁን ኃጢአት ቅጣት እከፍላለሁ።
4. ሁሉም መለሱለት፡ - ሁላችንም መሐላ እንግባ ይህንንም እናደርግ ዘንድ እቅዱን እንዳንተው ሁላችንም እርስ በርሳችን በመተሳሰብ እንታሰር።
5. ከዚያም ሁሉም ተማማሉ።
6. ሁሉም ሁለት መቶ ነበሩ። በያሬድ ዘመን ወደ አርሞንኤም ተራራ ጫፍ ላይ ወረደ፣ እርስ በርሳቸውም በመሐላ ስለተሳሰሩ ደብረ አርሞንኤም ብለው ጠሩት።
7. የመሪዎቻቸውም ስም ይህ ነው፡ ሰሚአዝ፡ አለቃቸው፡ አራኪባ፡ ራምኤል፡ ኮካቢኤል፡ ታምኢል፡ ራምኢል፡ ዳንኤል፡ Êzêqêl፡ ባራቂጃል፡ አሲኢል፡ አርማሬስ፡ ባትታር፡ ሣምሬል፡ ዛርኤል êl፣ Jômjâêl፣ Sariêl
8. እነዚህ የአስር አለቆቻቸው ናቸው።

ምዕራፍ 7

1. ሌሎቹም ሁሉ ከእነርሱ ጋር ሚስቶችን አገቡ፥ እያንዳንዳቸውም ለራሳቸው አንዲቱን መረጡ፥ ወደ እነርሱም ይገባሉ ከእነርሱም ጋር ይርከሱ ጀመር፥ አስማትንና አስማትን፥ ሥርንም መቁረጥን አስተማሩአቸው፥ አደረጉአቸውም። ከዕፀዋት ጋር ይተዋወቃሉ.
2. ተጸነሱም፥ ቁመታቸውም ሦስት ሺህ እንክብሎችን ግዙፎችን ወለዱ።
3. የሰዎችን ግዢ ሁሉ የበላ። እና ሰዎች እነሱን ማስተዳደር ሲያቅታቸው፣
4. ግዙፎቹ በላያቸው ተመለሱና የሰውን ልጅ በልተዋል።
5. በአእዋፍና በእንስሳት በሚንቀሳቀሱትም ዓሣዎችም ላይ ኃጢአት ሠሩ እርስ በርሳቸውም ሥጋ ይበላሉ ደሙንም ጠጡ።
6. ከዚያም ምድር በሕገ -ወጥ ሰዎች ላይ ከሰሰች።

ምዕራፍ 8

1. ፴፫ እና አዛዝል ሰዎችን ሰይፍ፣ ቢላዋ፣ ጋሻና ጥሩር እንዲሠሩ አስተማራቸው፣ የምድርንም ብረቶችና የአሠራሩን ጥበብ፣ የእጅ አምባሮች፣ ጌጦች፣ ጸረ-አልባነትን እና ማስዋብንም አሳውቃቸው ነበር። የዐይን ሽፋኖች, እና ውድ የሆኑ ድንጋዮች, እና ሁሉም ማቅለሚያዎች.
2. ፴፫ እናም ብዙ እግዚአብሔርን አለመፍራት ተነሳ፣ እናም ሴሰኑ፣ እናም ተሳስተዋል፣ በመንገዳቸውም ሁሉ ረክሰዋል። ሰምጃዛ አስማትን፣ ሥር መቆራረጥን፣ አርማሮስን አስማትን መፍታት፣ ባራቂጃል፣ ኮከብ ቆጠራን አስተማረ፣ ኮከቤል ህብረ ከዋክብትን፣ እዝቅኤልን የደመና እውቀትን፣ የአራቂ ምድርን ምልክቶች፣ ሻምሲኤል የፀሐይን ምልክቶች፣ እና የሳሪ ምልክቶችን አስተማረ። ጨረቃ። ሰዎችም ሲጠፉ ጮኹ ጩኸታቸውም ወደ ሰማይ ወጣ። . .

ምዕራፍ 9

1. ከዚያም ሚካኤል፣ ዑራኤል፣ ሩፋኤል፣ ገብርኤል ከሰማይ ሲመለከቱ ብዙ ደም በምድር ላይ ሲፈስ፣ በምድርም ላይ ዓመፅ ሁሉ ሲደረግ አዩ።
2. እርስ በርሳቸውም እንዲህ ተባባሉ፡ — ምድር የሚቀመጥባትን አትሆንም የጩኸታቸውን ድምፅ እስከ ሰማይ ደጆች ድረስ ጮኸች።
3. አሁን ደግሞ እናንተ የሰማይ ቅዱሳን ሆይ፡ -‹‹ጉዳያችንን በልዑል ፊት አቅርቡ›› በማለት የሰው ነፍስ ይስማማል።
4. ለዘመናትም ጌታ፡ —የጌቶች ጌታ፥ የአማልክት አምላክ፥ የነገሥታት ንጉሥና የዘላለም አምላክ፥ የክብርህ ዙፋን ለዘመናት ሁሉ ይቆማል፥ ስምህም ቅዱስና ክቡር ለዘመናት ሁሉ የተባረከ!
5. ሁሉን ፈጥረህ በነገር ሁሉ ላይ ሥልጣን አለህ፤ ሁሉም በፊትህ የተራቆተና የተገለጠ ነው፣ ሁሉንም ነገር ታያለህ፣ ከአንተም የሚሸሸግ ምንም የለም።
6. በምድር ላይ ዓመፅን ሁሉ ያስተማረ እና በሰማያት ተጠብቀው የነበሩትን ዘላለማዊ ሚስጢር የገለጠ፣ ሰዎችም ይማሩበት የነበረውን አዜል ያደረገውን ታያለህ።
7. ሰምጃዛም በባልደረቦቹ ላይ ይገዛ ዘንድ ሥልጣን የሰጠህለት።
8. ወደ ምድርም ወደ ሰው ሴቶች ልጆች ሄዱ፥ ከሴቶችም ጋር አንቀላፍተዋል፥ ራሳቸውንም አረከሱ፥ ኃጢአታቸውንም ሁሉ ገለጡላቸው።
9. ሴቶቹም ግዙፎችን ወልደዋል፥ ምድርም ሁሉ በደምና በዓመፅ ተሞላች።
10. እና አሁን፣ እነሆ፣ የሞቱት ሰዎች ነፍስ እያለቀሰች እና ወደ ሰማይ ደጃፍ እየቀረበች ነው፣ ልቅሶአቸውም ወደ ላይ ወጥቷል፣ እናም በምድር ላይ ከተፈፀመው ዓመፅ የተነሣ ሊቆም አይችልም።
11. አንተም ከመፈጸሙ በፊት ሁሉንም ነገር ታውቃለህ፤ እነዚህንም አይተህ ትፈቅዳለህ፤ በእነዚህም ላይ ምን እናደርግላቸው ዘንድ አትነግረንም።

ምዕራፍ 10

1. የዚያን ጊዜም ልዑል ቅዱስና ታላቁ ተናገረ ዑራኤልንም ወደ ላሜሕ ልጅ ላከ እንዲህም አለው።
2. ወደ ኖህ ሄደህ በስሜ "ራስህን ደብቅ!" ምድርም ሁሉ እንደምትጠፋ የጥፋትም ውኃ በምድር ሁሉ ላይ እንደሚመጣ በእርስዋም ያለውን ሁሉ እንደሚያጠፋ የሚመጣውን ፍጻሜ ገልጠው።
3. አሁንም እንዲያመልጥ ዘሩም ለዓለም ትውልድ ሁሉ እንዲጠበቅ አስተምረው።
4፦ ደግሞም እግዚአብሔር ሩፋኤልን አለው፡ — አዛዝኤልን እጁንና እግሩን አስረህ ወደ ጨለማው ጣለው፤ በዱዳኤልም ምድረ በዳ ክፈትና ጣልበት።
5. በእርሱም ላይ የተንቆጠቆጡ ድንጋዮችን አኑሩ፥ ጨለማውንም ሸፈነው፥ ለዘለዓለምም በዚያ ይኑር፥ ብርሃንንም እንዳያይ ፊቱን ይከድነው።
6. በታላቁም ፍርድ ቀን ወደ እሳት ይጣላል። መላእክቶች ያበላሹትን ምድር ፈውሱ፣ የምድርንም ፈውስን አውጁ፣ ደዌውን ይፈውሱ ዘንድ፣ እናም የሰው ልጆች ሁሉ ጠባቂዎች

በገለጡት እና ለልጆቻቸው ባስተማሩት ምስጢር ሁሉ እንዳይጠፉ። .
8. በአዛዝኤልም በተማረው ሥራ ምድር ሁሉ ተበላሽታለች፤ በእርሱ ኃጢአት ሁሉ ተይዟል።
9፡- እግዚአብሔርም ገብርኤልን አለ፡ — ዲቃላዎችንና ተሳዳቢዎችን በዝሙት ምልጆች ላይ ኺድ፤ የዝሙትንም ልጆችና የጠባቆችን ልጆች ከሰዎች መካከል አጥፋቸው፥ ወደ ውጭም አውጣቸው፤ አንድ ሰው ላካቸው። እርስ በርሳቸው በጦርነት እንዲጠፉ፥ ብዙ ዘመን አይኖራቸውምና ።
10. አባቶቻቸውም ከአንተ የሚለምኑትን ሁሉ ስለ እነርሱ ለአባቶቻቸው አይሰጡም። የዘላለምን ሕይወት እንዲኖሩ ተስፋ ያደርጋሉና፥ እያንዳንዳቸውም አምስት መቶ ዓመት ይኖራሉ።
11፡- እግዚአብሔርም ሚካኤልን፡ — ሂድ፥ ከሴቶች ጋር የተዋሃዱትን ሰምጃዛንና ባልንጀሮቹን በርኵሰታቸውም ሁሉ ከእነርሱ ጋር ያረከሱ ዘንድ እሥራቸው።
12. ልጆቻቸውም እርስ በርሳቸው ሲገዳደሉ የወዳጆቻቸውንም ጥፋት ባዩ ጊዜ እስከ ፍርዳቸውና ፍጻሜያቸው ቀን ድረስ እስከ ሰባ ትውልድ በምድር ሸለቆዎች ውስጥ እሰሩአቸው። ለዘለአለም እና ለዘለአለም የተጠናቀቀ ነው.
13. በዚያም ወራት ወደ እሳቱ ጥልቁ ይወሰዳሉ፥ ለዘላለምም ወደሚኖሩበት ሥቃይና ወኅኒ ይወሰዳሉ።
14. የሚፈረድባቸውና የሚጠፉትም ሁሉ ከዚያ በኋላ እስከ ትውልድ ሁሉ መጨረሻ ድረስ ከእነርሱ ጋር ይታሰራሉ።
15. የሰው ልጆችን ስለ በደሉ የተበዳይዎቹንም መናፍስት ሁሉ የተጠባባቂዎችንም ልጆች አጥፉ።
16. ኃጢአትን ሁሉ ከምድር ፊት አጥፉ፥ ክፉ ሥራም ሁሉ ይፍረስ፤ የጽድቅና የእውነት ተክል ይገለጡ፥ ለበረከትም ይሆናል፥ ለበረከትም ይሆናል፥ ለበረከትም ይሆነናል። የጽድቅና የእውነት ሥራ በእውነትና ለዘላለም በደስታ ይተክላል።
17 ያን ጊዜም ጻድቃን ሁሉ ያመልጣሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ልጆችን እስኪወልዱ ድረስ በሕይወት ይኖራሉ፤ የወጣትነት ዘመናቸውንና የእርጅናቸውንም ዘመን ሁሉ በሰላም ይፈጽማሉ።
፲፰ እናም ከዚያ በኋላ ምድር ሁሉ በጽድቅ ትታረሳለች፣ እናም ሁሉም በዛፎች ይተክላሉ እናም በረከትን ይሞላሉ።
19. በላዩም ያማረ ዛፍ ሁሉ ይተክላል ወይንንም ይተክላሉ በእርሱም ላይ የዘሩት ወይን ብዙ ወይን ይሰጣል በእርሱም ላይ የሚዘራው ዘር ሁሉ መስፈሪያውን ይሸከማል. ሺህ፥ እያንዳንዱም መስፈሪያ የወይራ ፍሬ አሥር መጭመቂያ ዘይት ይሰጣል ።
20. ምድርንም ከግፍ ሁሉ ከዓመፅም ሁሉ ከኃጢአትም ሁሉ ከኃጢአተኝነትም ሁሉ አጽዳ፤ በምድርም ላይ የሚደረገውን ርኵሰት ሁሉ ከምድር ላይ አጥፊ።
21፡- የሰው ልጆችም ሁሉ ጻድቃን ይሆናሉ፥ አሕዛብም ሁሉ ይሰግዳሉ ያመሰግኑኛል፥ ሁሉም ያመልኩኛል። ምድርም ከርኵሰት ሁሉ፣ ከኃጢአትም ሁሉ፣ ከቅጣትም ሁሉ፣ ከሥቃይም ሁሉ ትነጻለች፣ እና ከዚያ በኋላ ከትውልድ ወደ ትውልድ እና ለዘላለም ወደ እርስዋ አልላክኋቸውም።

ምዕራፍ 11

1. በዚያም ወራት በሰው ልጆች ሥራና ሥራ ላይ በምድር ላይ አወርዳቸው ዘንድ በሰማይ ያለውን የበረከት ዕቃ ቤት እከፍታለሁ።
2. እና እውነት እና ሰላም በአለም ዘመን ሁሉ እና በሁሉም የሰው ልጅ ትውልዶች ውስጥ አንድ ላይ ይሆናሉ።

ምዕራፍ 12

1. ሄኖክ ከዚህ በፊት ተደብቆ ነበር፣ እና የተደበቀበት፣ የት እንደሚቀመጥ፣ እና ምን እንደ ደረሰበት ከሰዎች ልጆች አንድ እንኳ የሚያውቅ አልነበረም።
2. ሥራውም ከጠባቂዎች ጋር የተያያዘ ነበር፤ ዘመኖቹም ከቅዱሳን ጋር ነበሩ።
3. እና እኔ ሄኖክ የግርማውን ጌታ እና የዘመናት ንጉስ እየባረኩ ነበር፣ እናም እነሆ! ጠባቂዎቹ ጸሐፊውን ሄኖክን ጠርተው እንዲህ አሉኝ።
4. ሄኖክ የጽድቅ ጸሐፊ ሆይ ሂድና ለሰማይ ተመልካቾች ተናገር ከሰማያት በላይ ያለውን ዘላለማዊውን ስፍራ ትተው በሴቶችም ያረከሱ እንደ ምድርም ልጆች ያደረጉትን ያደረጉም ለራሳቸው ሚስቶችን ወስደዋል፡ - “በምድር ላይ ታላቅ ጥፋት አድርጋችኋል።
5. ሰላምም የኃጢአትም ስርየት የላችሁም፥ በልጆቻቸውም ደስ ስለሚላቸው፥
6. የሚወዷቸውን ሲገድሉ ያያሉ፥ በልጆቻቸውም ጥፋት ዋይ ዋይ ይላሉ፥ ለዘላለምም ይለምዳሉ፥ ምሕረትንና ሰላምን ግን አታገኙም።

ምዕራፍ 13

1፡ ሄኖክም ሄዶ፡ — አዜል ሆይ፥ ሰላም የለህም፥ ታስሮብህ ዘንድ ጽኑ ፍርድ ሆነብህ ።
2. ስላስተማርህበት በደል፥ ለሰዎችም ስላሳየህው ስለ ኃጢአተኝነትና ስለ ዓመፃ ስለ ኃጢአትም ሥራ ሁሉ አትታገሥም ወይም አይለምንህም።
3፡- ሄጄም ሁሉንም በአንድነት ተናገርኋቸው፥ ሁሉም ፈሩ፥ ፍርሃትና መንቀጥቀጥም ያዛቸው።
4. ይቅርታን ያገኙ ዘንድ ልመናቸውንም በሰማያት ጌታ ፊት አነብላቸው ዘንድ ለመኑኝ።
5. ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ከእርሱ ጋር ሊነጋገሩ አልቻሉምና ዓይኖቻቸውንም ወደ ሰማይ ሊያነሱ አይችሉምና ስለ ኃጢአታቸውም ስለ ተፈረደባቸው ነው.
6. ከዚያም ልመናቸውን፣ ስለ መንፈሳቸውና ስለ ተግባራቸው በግለሰብ ደረጃ እንዲሁም ይቅርታን እና ረጅም ቀናትን እንዲያገኙ ልመናቸውን በተመለከተ ጸሎታቸውን ጻፍኩ።
7፡- ሄጄም በዳን ውኃ አጠገብ በዳን ምድር ከአርሞንኤም በምዕራብ በኩል በደቡብ በኩል ተቀመጥሁ፤ እስክተኛ ምድረስ ልመናቸውን አነብ ነበር ።
8፡- እነሆም ሕልም ወደ እኔ መጣ፥ ራእይም ወረደብኝ፥ የቅጣትንም ራእይ አየሁ፥ ለሰማይም ልጆች እናገር ዘንድ እገሥጻቸውም የሚል ድምፅ መጣ።
9. በተነሣሁም ጊዜ ወደ እነርሱ መጣሁ፥ ሁሉም በአንድነት ተቀምጠው ፊታቸውን ተከናንበው በሊባኖስና በሴኔሴር መካከል ባለው በአቤልሴይል እያለቀሱ ነበር።

10. በእንቅልፍም ያየሁትን ራእይ ሁሉ በፊታቸው ተናገርሁ፥ የጽድቅንም ቃል እናገራለሁ የሰማይንም ጠባቂዎች እገሥጻቸው ጀመር ።

ምዕራፍ 14

1. በዚያ በራዕይ ውስጥ በታላቁ ቅዱስ ትእዛዝ መሠረት የጽድቅ ቃል መጽሐፍ እና የዘላለም ጠባቂዎች ተግሣጽ መጽሐፍ።

2. በሥጋ ምላስና በአፌ እስትንፋስ የምናገረውን በእንቅልፍዬ አየሁ፤ ታላቁም ለሰዎች እንዲነጋገሩበት በልባቸውም ያስተውሉ ዘንድ ሰጣቸው።

3. ሰውን የጥበብን ቃል የመረዳት ኃይልን እንደፈጠረ እና እንደ ሰጠው እኔንም ፈጠረኝ እና የሰማይ ልጆችን ጠባቂዎችን የመገሠጽ ኃይልን ሰጠኝ ።

4. ልመናችሁን ጽፌ ነበር፣ እናም በራእይዬ እንደዚህ ታየ፣ ልመናችሁ በዘላለም ቀናት ሁሉ አይደርስላችሁም፣ እናም ፍርድ በመጨረሻ በእናንተ ላይ እንደ ደረሰ፣ አዎን፣ ልመናችሁም አይፈጸምምም። አንተ ።

5.ከእንግዲህ ወዲያ ወደ ዘላለም ወደ ሰማይ አታርግም፣ እና በምድር እስራት ትእዛዝ ለአለም ቀናት ሁሉ አንተን ለማሰር ወጣ።

6፡- የተወደዳችሁትንም ልጆቻችሁን ጥፋት አስቀድማችሁ አይታችኋል፥ ደስም አይላችሁም፥ ነገር ግን በፊታችሁ በሰይፍ ይወድቃሉ።

7. ብታለቅሱም ብትጸልዩም፥ እኔ በጻፍሁት ጽሕፈት ያለውን ቃል ሁሉ ብትናገሩ እንኳ፥ ስለ እነርሱ የምትለምኑአቸው በእናንተ ላይ አይፈጸምም፥ ለራሳችሁም አይደረግም።

8፡- ራእዩም እንደዚህ ታየኝ፡ እነሆ፥ ደመናት በራእዩ ጠሩኝ፥ ጭጋግም አስጠራኝ፥ የከዋክብትም ሩጫና መብረቆች ፈጥነው አፋጠኑኝ፥ ነፋሱም በራእዩ እንድበረር አደረገኝ። ወደ ላይ አነሳኝ ወደ ሰማይም ወሰደኝ ።

9፡- በብርሌ ወደ ተሠራው በእሳትም ልሳኖች ወደከበበው ቅጥር እስክቀርብ ድረስ ገባሁ፥ ያስፈራኝም ጀመር ።

10. ወደ እሳቱም ልሳኖች ገባሁ፥ በክርሌቶችም ወደ ተሠራው ወደ አንድ ትልቅ ቤት ቀርቤ ነበር፤ የቤቱም ግንብ እንደ መስተዋት እንደ ተጣራ ወለል ነበረ፥ መሠረቱም እንደ ክሪስታል ነበረ ።

11፡ ጣሪያዋም እንደ ከዋክብትና መብረቅ መንገድ ነበረ፥ በመካከላቸውም የሚነድ ኪሩቤል ነበረ፥ ሰማያቸውም እንደ ውኃ የጠራ ነበረ ።

12. የሚነድድ እሳት ግድግዳውን ከበበው፥ መግቢያዎቹም በእሳት ተቃጠሉ።

13፡- ወደዚያም ቤት ገባሁ፥ እንደ እሳትም በራ፥ እንደ በረዶም ቀዝቃዛ ሆነ ፥ በእርሱም የሕይወት ደስታ አልነበረም፤ ፍርሃት ሸፈነኝ፥ መንቀጥቀጥም ያዘኝ ።

14. እየተንቀጠቀጥሁና እየተንቀጠቀጥኩ ሳለ በግምባሬ ተደፋሁ።

15. ራእይም አየሁ፥ እነሆም። ከፊተኛው የሚበልጥ ሁለተኛ ቤት ነበረ፥ በሩም ሁሉ በፊቴ ተከፍቶ ነበር፥ በእሳትም ነበልባል ተሠራ።

16. በነገርም ሁሉ በግርማና በታላቅነት እጅግም ላቅ ያለ ነበረ፥ ግርማውንና መጠኑን ልገልጽላችሁ አልችልም።

17. ወለልዋም በእሳት ነበረ፥ በላዩም መብረቆችና የከዋክብት መንገድ ነበሩ፥ ጣሪያውም ደግሞ የሚነበለበል ነበረ ።

18፡- አየሁም፥ በውስጡም ከፍ ያለ ዙፋን አየሁ፥ መልኩም እንደ ብርሌ፥ መንኰራኵሮቹም እንደ ፀሐይ ብርሃን ነበሩ፥ የኪሩቤልም ራእይ ነበረ ።

19. ከዙፋኑም በታች የነበልባል ፈሳሾች ወደርሱ ማየት አልችልም።

20. ታላቁም ክብር በላዩ ተቀመጠ ልብሱም ከፀሐይ የበለጠ በራ፥ ከበረዶም ሁሉ ይልቅ ነጭ ነበር ።

21. ከመላእክት ማንም ሊገባና ፊቱን ከግርማቱና ከክብሩ የተነሣ ሊያየው አይችልም ሥጋ የለበሰም አይመለከተውም።

22፡- የነበልባል እሳትም በዙሪያው ነበረ፥ ታላቅም እሳት በፊቱ ቆመች፥ በዙሪያውም አንድ እንኳ ወደ እርሱ ሊቀርበው አልቻለም፥ አሥር ሺህ ጊዜ አሥር ሺህ በፊቱ ቆመው ነበር፥ መካሪም አያስፈልገውም።

23. ወደ እርሱም የቀረቡ ቅዱሳን በሌሊት አልወጡም ከእርሱም አልራቁም።

24፡- እስከዚያም ድረስ እየተንቀጠቀጥሁ በግምባሬ ተደፋሁ፤ እግዚአብሔርም በአፉ ጠራኝና፡ —ሄኖክ ሆይ፥ ወደዚህ ና ቃሌን ስማ፡ አለኝ ።

25. ከቅዱሳኑም አንዱ ወደ እኔ መጥቶ አስነሣኝ፥ ተነሥቼም ወደ በሩ ቀርቦ አቀረበኝ፥ ፊቴንም ወደ ታች አዘንባለሁ።

ምዕራፍ 15

1፡- እርሱም መለሰ እንዲህም አለኝ ድምፁንም ሰማሁ፡ - ጻድቅና የጽድቅ ጸሐፊ ሄኖክ ሆይ፥ አትፍራ ወደዚህ ቅረብና ድምፄን ስማ።

2. ሂድና ወደ እነርሱ ታማልድላቸው ወደ ላኩህ ለሰማይ ተመልካቾች ንገራቸው፡ - «ለእናንተም ሰዎችን አታማልድ» በላቸው።

3. ስለ ምን ከፍ ያለውን፣ ቅዱስና ዘለዓለማዊውን ሰማይ ትታችሁ ከሴቶች ጋር ተጋድማችሁ፣ ከሰውም ሴቶች ልጆች ጋር ራሳችሁን አረከሳችሁ፣ ለራሳችሁም ሚስቶች አገባችሁ፣ እንደ ምድርም ልጆች አደረጋችሁ፣ እንደ ወንድ ልጆቻችሁም ግዙፎችን ወለዳችሁ?

4. ቅዱሳን መንፈሳውያን ሆናችሁ የዘላለም ሕይወትን ብትኖሩ በሴቶች ደም ራሳችሁን አረከሳችሁ በሥጋም ደም ልጆችን ወልዳችኋል እንደ ሰው ልጆችም ሥጋንና ደምን ተመኝተዋል ። እነዚያ ደግሞ የሚሞቱትና የሚጠፉ ናቸው።

5. ስለዚህ በምድር ላይ ምንም እንዳይጎድላቸው እንዲፀንሱአቸውና ልጆች እንዲወልዱላቸው ሚስቶች ሰጥቻቸዋለሁ ።

6. እናንተ ግን አስቀድማችሁ መንፈሳዊ ነበራችሁ፥ የዘላለምንም ሕይወት የምትኖሩ ነበራችሁ እናም ለዓለም ትውልድ ሁሉ የማትሞቱ ነበራችሁ።

7. ስለዚህ ለእናንተ ሚስቶች አልሾምሁላችሁም; የሰማዩ መንፈሳውያን መኖሪያቸው በሰማይ ነውና ።

8. እናም አሁን፣ ከመናፍስት እና ከስጋ የተፈጠሩት ግዙፎቹ፣ በምድር ላይ ርኩስ መናፍስት ይባላሉ፣ እናም በምድር ላይ መኖሪያቸው ይሆናል ።

9. ክፉ መናፍስት ከአካላቸው ወጥተዋል; ምክንያቱም ከሰዎች የተወለዱ ናቸው, እና ከቅዱሳን ጠባቂዎች መጀመሪያ እና የመጀመሪያ

መነሻቸው ነው; በምድር ላይ እርኩሳን መናፍስት ይሆናሉ,እና እርኩሳን መናፍስት ይባላሉ.
10. የሰማይ መናፍስት በሰማይ ማደሪያቸው ይሆናል፤ በምድር ላይ የተወለዱት የምድር መናፍስት ግን በምድር ላይ መኖሪያቸው ይሆናል።
11. የራፋይም መናፍስት ያሠቃያሉ ይጨቁኑታል ያፈርሳሉም ይዋጉማል ይዋጋሉም ምድርንም ያጠፉአቸዋልም አይበሉም ነገር ግን መራብና መጠማት ያሰቃያሉ.፲፪ እናምእነዚህ መናፍስት ከእነርሱ ወጥተዋልና በሰዎች እና በሴቶች ላይ ይነሣሉ።

ምዕራፍ 16

1. ግዙፎቹም ከተገደሉበት ከጥፋትም ከሞቱትም ቀን ጀምሮ መናፍስት ከሥጋቸው ነፍሳት ወጥተው ያለ ፍርድ ያጠፋሉ - እስከ ፍጻሜው ቀን ድረስ ታላቁን ፍርድ ያጠፋሉ. በተጠባባቂዎችና በከሓዲዎች ላይ ዘመኑ የሚፈጸምበት ጊዜ (ይኾናል)።
2. አሁንም በሰማያት ውስጥ ለነበሩት ወደ እነርሱ ታማልድላቸው ወደ ላኩህ ጠባቂዎች፡ በላቸው።
3. እናንተ በሰማይ ኖራችኋል፥ ነገር ግን ምሥጢር ሁሉ ገና አልተገለጠላችሁም፥ ከንቱዎችንም ታውቃላችሁ፥ እነዚህንም በልባችሁ ጥንካሬ ለሴቶች አሳውቃችኋቸው፥ በእነዚህም ምሥጢሮች ሴቶችንና ወንዶችን አስታወቅኋቸው። በምድር ላይ ብዙ ክፋትን መሥራት"
4.እንግዲህ። ሰላምየላችሁምበላቸው።

ምዕራፍ 17

1. ወስደውም በዚያ ያሉት እንደ ነበልባል እሳት ወደ ነበሩበት ስፍራ አመጡኝ፥ በወደዱም ጊዜ እንደ ሰው ታዩ።
2. ወደ ጨለማም ስፍራ፥ ከፍታውም እስከ ሰማይ ድረስ ወዳለው ተራራ አመጡኝ።
3. የብርሃናት ስፍራዎችንና የከዋክብትንና የነጐድጓድን መዛግብትን አየሁ፥ የነጎድጓዱም በጥልቁም ውስጥ የሚቃጠል ቀስትና ፍላጻ ኳሶቻቸውም፥ የሚቃጠልም ሰይፍና መብረቆች ሁሉ ነበሩ።
4. ወደ ሕይወትም ውኃ ወሰዱኝ፥ ወደ ምዕራብም እሳት ወሰዱኝ፥ እርሱም የፀሐይን መግቢያ ሁሉ ወደምትቀበል።
5፡- ወደ እሳቱም ወንዝ ደረስሁ፥ እሳቱም እንደ ውኃ ወደሚፈስስበት ወደ ታላቁም ባሕር ወደ ምዕራብ ትፈልሳለች።
6. ታላላቆችን ወንዞች አየሁ፥ ወደ ታላቁም ወንዝና ወደ ታላቁ ጨለማ መጣሁ ሥጋም ወደሌለው ስፍራ ሄድኩ።
7. የክረምቱን ጨለማ ተራሮችና የጥልቁ ውኃ የሚፈስበትን ስፍራ አየሁ።
8. የምድርን ወንዞች ሁሉ አፍና የጠለቀውን አፍ አየሁ።

ምዕራፍ 18

1. የነፋስን ሁሉ መዝገብ አየሁ፥ ፍጥረትንም ሁሉና ጽኑ የሆነውን የምድርን መሠረት እንዴት እንደ ሰጣቸውአየሁ።
2. የምድርንም የማዕዘን ድንጋይ አየሁ፥ ምድርንና የሰማይን ጠፈር የሚሸከሙ አራቱን ነፋሳት አየሁ።
3. ነፋሶችም የሰማይን ድንኳን እንደዘረጋ፥ በሰማይና በምድርም መካከል እንደ ቆሙአየሁ፤ እነዚህ የሰማይ ምሰሶዎች ናቸው።
4. የሰማይ ነፋሳት ሲዞሩ የፀሐይን ዙሪያና ከዋክብትን ሁሉ ወደ መግቢያ ሲያመጡአየሁ።
5. ነፋሳት ደመናትን ሲሸከሙበምድር ላይ አየሁ የመላእክትንም መንገድ አየሁ። በምድር መጨረሻ ላይ የሰማይ ጠፈርን አየሁ።
6. እኔም ሄጄ በቀንና በሌሊት የሚቃጠልን ስፍራ አየሁ፥ ሰባት የከበሩ ድንጋዮችም ተራራዎች ነበሩበት፥ ሦስቱም ወደ ምሥራቅ ሦስትም ወደ ደቡብ ነበሩ።
7፡- በምሥራቅም በኩል ያሉት አንዱ ባለ ቀይ ድንጋይ፥ አንዱም ዕንቍ፥ ያኪንት፥ በደቡብ በኩል ያሉት ከቀይ ድንጋይ የተሠሩ ነበሩ።
8. መካከለኛው ግን እንደ እግዚአብሔር ዙፋን ወደ ሰማይ ደረሰ፥ የዙፋኑም ጫፍ በሰንፔር ነበረ።
9. የሚነድ እሳትም አየሁ። ከእነዚህም ተራሮች ማዶ የታላቂቱ ምድር ዳርቻ አለ፤ በዚያም ሰማያት ተፈጸሙ።
10. ጥልቅ የሆነን ጥልቅ ጥልቅም አየሁ፥ የሰማይም እሳት ዓምዶች ነበሩት፥ በመካከላቸውም ወደ ከፍታና ወደ ጥልቁ የሚመሳሰሉ የእሳት ዓምዶች ሲወድቁ አየሁ።
11.ከጥልቁም ማዶ በላይ የሰማይ ጠፈር የሌለበትን ምድርም በበታችዋ ያልተመሰረተች ምድር አየሁ፤ በላዩም ውሃና ወፍ አልነበረም፥ ነገር ግን ባድማና አሰቃቂ ስፍራ ነበረ።
12፡- በዚያም የሚነድዱ ተራራዎችን የሚመስሉ ሰባት ከዋክብትን አየሁ፥ ስለ እነርሱም በጠየቅሁ ጊዜ።
13፡- መልአኩም አለ፡ — ይህ ስፍራ የሰማይና የምድር ዳርቻ ነው፥ ይህም ለከዋክብት እና የሰማይ ሠራዊት እስር ቤት ሆነች።
14. በእሳቱም ላይ የሚንከባለሉ ከዋክብት በተነሣው ጊዜ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የተላለፉ ናቸው፥ በጊዜውስላልወጡ።
15. በእነርሱም ላይ ተቈጣ፥ ኃጢአታቸውም እስከ ዐሥር ሺህ ዓመት ድረስ እስከሚፈጸምበት ጊዜ ድረስ አሰራቸው።

ምዕራፍ 19

1. ዑራኤልም እንዲህ አለኝ፡ ‹ከሴቶች ጋር የተገናኙ መላእክት እዚህ ይቆማሉ፣ መንፈሶቻቸውም ብዙ ዓይነት መልኮችን እያሰቡ የሰውን ልጅ እያረከሱ ነው እናም አጋንንትን እንደ አምላክ ወደ መስዋዕትነት መንገድ ይወስዷቸዋል፣ እስከ ምጽአት ቀን ድረስ በዚህ ይቆማሉ። እስከ ፍጻሜያቸውድረስ የሚፈረድበት ታላቅ ፍርድ።
2. የመላዕክትምሴቶች ደግሞሣጥን ይሆናሉ።
3. እኔም ሄኖክ ብቻዬን ራእዩን አየሁ፣ የነገር ሁሉ ፍጻሜ፣ እናምእንዳየሁት ማንምአያይም።

ምዕራፍ 20

1. የሚመለከቱት የቅዱሳን መላእክትም ስም ይህ ነው።
2. ከቅዱሳን መላእክት አንዱ የሆነው ዑራኤል በዓለምእና በእንጦርጦስ ላይ ነው።

3. ከቅዱሳን መላእክት አንዱ የሆነው ሩፋኤል፣ በሰው መንፈስ የሚገዛ።
4. የሊቃውንቱን ዓለም የሚበቀል ከቅዱሳን መላእክት አንዱ የሆነው ራጉኤል ነው።
5. ከቅዱሳን መላእክት አንዱ የሆነው ሚካኤል በሰዎች ሁሉ ላይ በሁከትና ብጥብጥ ላይ የተሾመ ነው።
6. በመንፈስ ኃጢአትን ከሚሠሩ ቅዱሳን መላእክት አንዱ ሳራቃኤል፣ በመናፍስት ላይ የተሾመ።
7. ከቅዱሳን መላእክት አንዱ ገብርኤል በገነትና በእባቡና በኪሩቤል ላይ ነው።
8. እግዚአብሔር በሚነሱት ላይ የሾመው ከቅዱሳን መላእክት አንዱ ረሚኤል ነው።

ምዕራፍ 21

1. ነገሮች ወደተመሰቃቀለበት ሄድኩ።
2. በዚያም የሚያስፈራ ነገር አየሁ፥ የተመሰቃቀለና የሚያስፈራም ስፍራ እንጂ በላይ ሰማይን ወይም የተመሠረችውን ምድር አላየሁም።
3. በዚያም ሰባት የሰማይ ከዋክብት እንደ ታላላቆች ተራራዎች፣ በእሳትም የሚነድዱ ሆነው ሲታሰሩ አየሁ።
4. እኔም፡ — የታሰሩት ስለ ምን ኃጢአት ነው? ወደዚህስ የተጣሉት በምን ምክንያት ነው?
5፡- ከእኔም ጋር የነበረው ከቅዱሳን መላእክት አንዱ የሆነው ዑራኤል፡ - ሄኖክ ሆይ፥ ስለ ምን ትጠይቃለህ?
6. እነዚህ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ተላልፈው እስከ አሥር ሺህ ዓመት ድረስ የታሰሩ የሰማይ ከዋክብት ቍጥር ናቸው፥ በኃጢአታቸውም የሆነበት ጊዜ ተፈጽሞአል።
7. ከዚያም ወደ ሌላ ስፍራ ሄድሁ፥ እርሱም ከፊተኛው ይልቅ እጅግ የሚያስፈራ ነበር፥ የሚያስፈራም ነገር አየሁ፤ ታላቅም እሳት በዚያ የተቃጠለና የሚነድድ፥ ስፍራውም እስከ ጥልቁ ድረስ ተሰነጠቀ፥ ብዙም ተሞልቶ ነበር። ወደ ታች የሚወርዱ ታላቅ የእሳት ዓምዶች፥ መጠኑና ግዝፈቱ አላየሁም፥ መገመትም አልቻልኩም።
8. እኔም፡ — በታው እንዴት የሚያስፈራ ነው፥ ለማየትም አስፈሪ ነው፡ አልሁ።
9፡- ከእኔም ጋር ከነበሩት ከቅዱሳን መላእክት አንዱ ዑራኤል መለሰልኝ፥ እንዲህም አለኝ፡ — ሄኖክ ሆይ፥ እንደዚህ የምትፈራና የምትፈራ ስለ ምንድር ነው? እኔም መለስኩ፡ - በዚህ አስፈሪ ስፍራ እና በህመም እይታ ምክንያት።
10፡- እርሱም፡ — ይህ ስፍራ የመላእክት እስር ቤት ነው፥ በዚህም ለዘላለም ይታሰራሉ፡ አለኝ።

ምዕራፍ 22

1. ከዚያም ወደ ሌላ ስፍራ ሄድሁ፥ በምዕራብም ሌላ ታላቅና ረጅም ተራራ የጽኑ ድንጋይም አሳየኝ።
2. በእርስዋም ውስጥ ጥልቅና ሰፊው እጅግም ለስላሳ አራት ባዶ ስፍራዎች ነበሩ። ለማየት ባዶ በታዎች ምን ያህል ለስላሳ እና ጥልቅ እና ጨለማ ናቸው.
3. ሩፋኤልም ከእኔ ጋር ከነበሩት ከቅዱሳን መላእክት አንዱ መለሰ እንዲህም አለኝ።
4. ‘እነዚህ ባዶ በታዎች የተፈጠሩት የሙታን ነፍሳት መናፍስት በውስጣቸው እንዲሰበሰቡ፣ አዎን፣ የሰው ልጆች ነፍሳት ሁሉ እዚህ እንዲሰበሰቡ ለዚሁ ዓላማ ነው። እነዚያም በታዎች ታላቁ ፍርድ እስኪመጣባቸው ድረስ እስከ ፍርዳቸው ቀን እና እስከ ተወሰነው ጊዜ ድረስ እንዲቀበሏቸው ተደርገዋል።
5. የሞቱትን የሰው ልጆች መናፍስት አየሁ ድምፃቸውም ወደ ሰማይ ወጥቶ ተስማሚ አደረገ።
6፡- ከእኔም ጋር የነበረውን መልአክ ሩፋኤልን ጠየቅሁት፥ እኔም፡ — ይህ መንፈስ፡ ድምፁ ወጥቶ የሚስማማው የማን ነው?
7፡- እርሱም መለሰልኝ፡ — ይህ ከአቤል የወጣው መንፈስ ነው፥ ወንድሙም ቃየን የገደለው፥ ዘሩም ከምድር ላይ እስኪጠፋ ድረስ፥ ዘሩም ከምድር ላይ እስኪጠፋ ድረስ ከእርሱ ጋር ይስማማል። በሰዎች ዘር መካከል።
8. እኔም ስለ ጉድጓዱ ስፍራዎች ሁሉ። አንዱ ከሌላው እንደሚለይ ስለ ምንድር ነው?
9. እርሱም መለሰልኝ፥ እንዲህም አለኝ፡ — እነዚህ ሦስቱ የተፈጠሩት የሙታን መናፍስት ይለዩ ዘንድ ነው። ለጻድቃን መናፍስትም እንዲህ ያለ መለያየት ተፈጠረ፤ በዚያም እንደ ብሩህ የውኃ ምንጭ።
10. ለኃጢአተኞችም ሲሞቱ በምድርም ሲቀበሩ ተደርገዋል፥ ፍርድም በሕይወት ዘመናቸው አልደረሰባቸውም።
11. መንፈሳቸው በዚህ ታላቅ ሥቃይ እስከ ታላቁ የፍርድ ቀንና ቅጣት እና ለዘላለም የሚረግሙትን ስቃይ፣ ለመንፈሳቸውም ቅጣት እስከሚደርስ ድረስ በዚህ ታላቅ ሥቃይ መንፈሳቸው ይለያያሉ። በዚያም ለዘለዓለም ያስራቸዋል።
12. በኃጢአተኞችም ዘመን በተገደሉ ጊዜ ስለ ጥፋታቸው ለሚገልጹት ለእነዚያ ለሚያቀርቡት መንፈሶች እንዲህ ያለ መለያየት ተደረገ።
13. ለኃጢአተኞች እንጂ ጻድቃን ላልሆኑት ለኃጢአተኞችም ለኃጢአተኞችም ፍጹም ለነበሩት ለዐመፀኞችም መናፍስት ተዘጋጅቷል። ባልንጀራዎች ይሆናሉ ነፍሳቸው ግን በፍርድ ቀን አይገደልም ከዚያም አይነሡም።
14.የዚያን ጊዜ የክብርን ጌታ ባረኩት እንዲህም አልሁ፡ - ጌታዬ የጽድቅ ጌታ ለዘላለም የሚገዛ ይባረክ።

ምዕራፍ 23

1. ከዚያም ከምድር ዳርቻ በስተ ምዕራብ ወዳለው ወደ ሌላ በታ ሄድኩ.
2. የሚነድ እሳትንም አየሁ፥ ያለ ዕረፍትም ሮጣ፥ ከመንገዱም በቀንና በሌሊት አልዘገየም፥ ነገር ግን ዘወትር ሮጠች።
3. እኔም፡ — ይህ የማያርፍ ምንድር ነው?
4. ከእኔም ጋር ከቅዱሳን መላእክት አንዱ ራጉኤል መለሰልኝ እንዲህም አለኝ፡ — ይህ ያየሃት የእሳት መንገድ የሰማይን ብርሃናት ሁሉ የምታሳድድ በምዕራብ ያለች እሳት ናት።

ምዕራፍ 24

1. ከዚያም ወደ ሌላ የምድር ስፍራ ሄድኩ፥ ቀንና ሌሊትም የሚነድ የእሳት ተራራ አሳየኝ።
2፡- ወደ ሌላም ሄጄ አየሁ፥ ሰባትም የሚያማምሩ ተራራዎች ሁሉ እርስ በርሳቸው ሲለያዩ አየሁ፥ ድንጋዮቻቸውም ያጌጡና የሚያምሩ፥ በጠቅላላውም የተዋቡ፥ መልክአቸውም ያማረ፥ ሦስቱም ወደ ምሥራቅ ይመለከቱ ነበር፥ አንዱም በሌላው ላይ ተመሠረተ። ሦስቱም ወደ ደቡብ፣

አንዱ በሌላው ላይ፣ እና ጥልቅ ሸለቆዎች አንዱምከሌላውጋር አልተጣመረም።

3. ሰባተኛውም ተራራ በመካከላቸው ነበረ፥ የዙፋኑንም መቀመጫ የሚመስል በቁመታቸው በላያቸው ነበር፤ በዙፋኑም ዙሪያ መዓዛ ያላቸውዛፎች።

4. በመካከላቸውምገና ያልቅለጥሁት እንደ እርሱ ያለ ዛፍ ነበረ፥ በመካከላቸውም የለም፥ እንደ እርሱም ያለ ማንም አልነበረም፤ ከሽቶም ሁሉ በላይ የሆነ መዓዛ ነበራት፥ ቅጠሎቹና አበቦቹም እንጨቱም ለዘላለም አይረግፉም ፍሬዋም። ውብ ነው፣ ፍሬውም የዘንባባ ፍሬዎችን ይመስላል።

5፡- እኔም፡ — ይህ ዛፍ እንዴት ያማረ ነው፥ መዓዛውም፥ ቅጠሎቹም ያማሩ ናቸው፥ መልኩም ያማረ ነውአልሁ።

6. ከእኔ ጋር ካሉት ከቅዱሳን እና ከከበሩ መላእክት አንዱ ሚካኤል መሪያቸውም የሆነ መለሰ።

ምዕራፍ 25

1.እርሱምእንዲህ አለኝ፡ -ሄኖክ ስለ ዛፉ መዓዛ ለምን ትጠይቀኛለህ እውነትንም መማር ለምን ትፈልጋለህ?

2. ከዚያም 'ስለ ሁሉም ነገር በተለይም ስለዚህ ዛፍ ማወቅ እፈልጋለሁ'ብዬ መለስኩት።

3. እርሱም መልሶ እንዲህ አለ፡ — ይህ ያየኸው ረጅም ተራራ፣ ቁመቱም እንደ እግዚአብሔር ዙፋን የሆነ፣ እርሱ ዙፋኑ ነው፣ እርሱም ታላቁ ቅዱስ፣ የክብር ባለቤት፣ የዘላለም ንጉሥ፣ በሚቀመጥበት ጊዜ፣ ምድርን በቸርነት ልትጎበኝ ውረድ።

4.ይህችም ጥሩ መዓዛ ያለዉ ዛፍ ማንምሟች እስከ ታላቁ ፍርድ ድረስ ሊነካት አይፈቀድለትም፤ እርሱ ሁሉን ሲበቀል ሁሉንም ነገር ለዘላለም እስከ ፍጻሜው እስከሚያደርስ ድረስ። ከዚያም ለጻድቃንና ለቅዱሳን ይሰጣል።

5. ፍሬውለተመረጡት መብል ይሆናል: ወደ ቅድስተ ቅዱሳን, ወደ ዘላለማዊ ንጉሥ ወደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ይተክላል.

6 በዚያን ጊዜ በደስታ ሐሤት ያደርጋሉ ሐሤትም ያደርጋሉ፥ ወደ ቅድስትም ይገባሉ፤ መዓዛውም በአጥንታቸውውስጥ ይሆናል፥ አባቶችህምእንደ ኖሩ በምድር ላይ ረጅም ዕድሜ ይኖራሉ፤ በዘመናቸውም ኀዘን ወይም መቅሠፍት ወይም ሥቃይ ወይምመቅሠፍት አይነካቸውም።

7. እንደዚህ ያሉትን ለጻድቃን ያዘጋጀውን እና የፈጠርኳቸውን እና እሰጣቸዋለሁ ያላቸውን የዘላለምንጉስ የክብር አምላክን ባረኩኝ።

ምዕራፍ 26

1. ከዚያም ወደ ምድር መካከል ሄድኩ፥ የተባረከችም ስፍራ አየሁ፥ ቅርንጫፎቹም ያረፉበት የተቆረጠ ዛፍም የሚያብቡ ዛፎች ያሉበትን የተባረከ ስፍራ አየሁ።

2. በዚያም የተቀደሰ ተራራ አየሁ፥ ከተራራውም በታች በምሥራቅ በኩል ወንዝ ነበረ፥ ወደ ደቡብምፈሰሰ።

3. ወደ ምሥራቅም ከዚህ ከፍ ከፍ ያለ ሌላ ተራራ በመካከላቸውም ጥልቅና ጠባብ ሸለቆ አየሁ፤ ከተራራውበታችምፈሳሽ ነበረ።

4. በምዕራብም በኩል ከፊተኛውና ትንሽ ከፍታ ዝቅ ያለ ተራራ ነበረ፥ በመካከላቸውም ጥልቅና የደረቀ ሸለቆ ነበረ፤ በሦስቱም ተራሮች ዳርቻ ሌላ ጥልቅና ደረቅ ሸለቆ ነበረ።

5. ሸለቆዎቹም ሁሉ ጥልቅና ጠባብ ነበሩ፥ ከዐለት ድንጋይ ተሠሩ፥ ዛፎችም አልተተከሉባቸውም።

6. በዐለቶችም ደነቅሁ፥ በሸለቆውም ደነቅሁ፥ አዎን፣ እጅግምአደነቅሁ።

ምዕራፍ 27

1. እኔም፡ — ይህች የተባረከች ምድር በዛፎች የተሞላች፥ በመካከልምይህች የተረገመች ሸለቆ ስለ ምንድርናት?

2፡- ከእኔም ጋር ከነበሩት ከቅዱሳን መላእክት አንዱ ዑራኤል እንዲህ ሲል መለሰ፡ — ይህ የተረገመ ሸለቆ ለዘላለም የተረገመ ነው፡ በዚህ በከንፈራቸውበእግዚአብሔር ላይ የስድብ ቃል የሚናገሩ የተረገሙሁሉ ይሰበሰባሉ አለ። ስለ ክብሩም ከባድ ነገርን ተናገሩ። እዚህ ይሰበሰባሉ፣ እናም የፍርድ ቦታቸው እዚህ ይሆናል።

3. በመጨረሻው ዘመን በጻድቃን ፊት ለዘለዓለም የጽድቅ ፍርድ ትዕይንት በእነርሱ ላይ ይሆናል፤ በዚህ ስፍራ መሐሪ የክብርን ጌታ የዘላለምንጉሥን ይባርካል።

4. በፊተኞቹ ላይ በፍርድ ቀን ዕጣቸውን በሰጣቸውመጠን ምሕረትን ይባርካሉ።

5.ከዚያም የክብርን ጌታ ባረኩት ክብሩንም ገለጥሁ በክብርምአመሰገንኩት።

ምዕራፍ 28

1. ከዚያም ወደ ምሥራቅ ሄድኩ፣ በተራራማው በረሃማ ክልል መካከል፣ ምድረ በዳ አየሁ፣ እናም በዛፎችና በእጽዋት የተሞላ ብቻውን ነበር።

2.ውሃምከላይ ፈሰሰ።

3. ወደ ሰሜን -ምእራብ እንደሚፈሰው እንደ ትልቅ የውሃ ቦይ እየተጣደፈ ደመና እና ጠል በሁሉም በኩል እንዲወጣአደረገ።

ምዕራፍ 29

1.ከዚያምበምድረ በዳ ወደ ሌላ ቦታ ሄጄ ወደዚህ የተራራ ሰንሰለት በስተምስራቅ ቀርቤአለሁ።

2. በዚያም ጥሩ መዓዛ ያላቸውዛፎች የዕጣንና የከርቤ ሽታ ሲወጡአየሁ፤ ዛፎቹምየአልሞንድ ዛፍ የሚመስሉ ነበሩ።

ምዕራፍ 30

1.ከዚህም ባሻገር፣ ወደ ምሥራቅ ራቅሁ፣ እና ሌላ ቦታአየሁ፣ ሸለቆውበውሃ የተሞላ።

2. በውስጧም እንደ ማስቲካ ያሉ ጥሩ መዓዛ ያላቸውዛፎች ያለ ዛፍ ነበረ።

3. በእነዚያም ሸለቆዎች ጎን ጥሩ መዓዛ ያለው ቀረፋ አየሁ። ከዚህም አልፌ ወደ ምስራቅ ሄድኩ።

ምዕራፍ 31

1. ሌሎችንም ተራሮች አየሁ፥ በመካከላቸውም የዛፍ ዛፎች ነበሩ፤ ከእነርሱም ሳራራና ጋልባኖምየሚሉት የአበባ ማር ወጣ።

2. ከእነዚህም ተራራዎች ማዶ ሌላ ተራራን ከምድር ዳርቻ በስተ ምሥራቅ አየሁ፥ የዕሬት ዛፎችም ነበሩበት፥ ዛፎችም ሁሉ የለውዝ ዛፍ የሚመስሉ ቅንጦችን የተሞሉ ነበሩ።
3. አንዱም ሲያቃጥለው ከሽታው ሁሉ የበለጠ ይጣፍጣል።

ምዕራፍ 32

1. ከዚህም መዓዛ በኋላ ወደ ሰሜን ወደ ተራራው ስመለከት ምርጥ ናርዶስ፣ ጥሩ መዓዛ ያላቸው ዛፎች፣ ቀረፋና በርበሬ የሞላባቸው ሰባት ተራራዎች አየሁ።
2. ከዚያም ወደ እነዚህ ተራራዎች ጫፍ፣ ከምድር ምሥራቅ ርቄ፣ ከኤርትራ ባሕር በላይ አልፌ፣ ከእርሱም ራቅሁ፣ እናም መልአኩን ዞቲኤልን ተሻገርኩ።
3. ወደ ጽድቅም ገነት መጣሁ፥ ከዛም ዛፎች ማዶ ብዙ ትልልቅ ዛፎች በዚያ ሲበቅሉና ጥሩ መዓዛ ያላቸው ትልልቅ፣ እጅግ የተዋቡና ያማሩ፣ የሚበሉትንና ታላቅ ጥበብን የሚያውቁ የጥበብን ዛፍ አየሁ።
4. ዛፉ ቁመቱ እንደ ጥድ ነው፥ ቅጠሉም እንደ ካሮብ ዛፍ ነው፤ ፍሬውም እንደ ወይን ዘለላ ያማረ ነው፥ የዛፉም መዓዛ ከሩቅ ያስገባል።
5. ከዚያም፡ — ዛፉ እንዴት ያማረ ነው፥ መልኩም እንዴት ያማረ ነው፡ አልሁ።
6፡- ከእኔም ጋር የነበረው መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል እንዲህ ሲል መለሰልኝ፡ -ይህች የጥበብ ዛፍ ናት ከአንተ በፊት የነበሩት አባትህና ከአንተ በፊት የነበሩት አዛውንት እናትህ በልተው ጥበብን ተማሩ። ዓይኖቻቸውም ተከፈቱ፥ ራቁታቸውንም እንደ ሆኑ ከገነትም እንደ ተባረሩ አወቁ።

ምዕራፍ 33

1. ከዚያም ወደ ምድር ዳርቻ ሄድሁ፥ በዚያም ታላላቅ አራዊት አየሁ፥ እያንዳንዳቸውም እርስ በርሳቸው ይለያያሉ። ወፎችም በመልክና በውበት በድምፅም ሲለያዩ አንዳቸው ከሌላው ሲለያዩ አየሁ።
2. በእነዚያም አራዊት ምሥራቅ ሰማያት ያረፈባትን የምድር ዳርቻ የሰማይም ደጆች ተከፍተው አየሁ።
3. የሰማይም ከዋክብት እንዴት እንደሚወጡ አየሁ፥ የሚወጡበትንም መግቢያ ቈጠርሁ፥ መውጫቸውንም ሁሉ፥ እያንዳንዱን ኮከብ እንደ ቍጥራቸውና እንደ ስማቸው፥ እንደ ክፍላቸውና እንደ መንገዳቸው ጻፍሁ። ከእኔ ጋር የነበረው መልአክ ቅዱስ ዑራኤል እንዳሳየኝ ሹመት፣ ዘመናቸውና ወራቸው።
4. ሁሉን አሳየኝ፥ ጻፈብኝም፥ ስማቸውንም ሕጋቸውንና ድርጅቶቻቸውንም ጻፈ።

ምዕራፍ 34

1፡- ከዚያም ወደ ሰሜን ወደ ምድር ዳርቻ ሄድሁ፥ በዚያም ታላቅና የከበረ አሳብ በምድር ሁሉ ዳርቻ አየሁ።
2. እነሆም፥ ሦስት የሰማያት በሮች በሰማይ ተከፍተው አየሁ፥ በእያንዳንዱም የሰሜን ነፋሳት ይወጡ ነበር፤ ሲነፉም ብርድ በረዶም በረዶም በረዶም ጠልም ዝናብም ሆነ።
3. ከአንዱ ደጃፍ ለበጎ ነገር ይነፋሉ የቀሩትንም ሁለት ደጆች በነፉ ጊዜ በምድር ላይ በግፍና በጭንቀት ይሆናል፥ በግፍምንፉ።

ምዕራፍ 35

1. ከዚያም ወደ ምዕራብ ወደ ምድር ዳርቻ ሄድኩ፥ በምሥራቅም እንዳየሁት ሦስት የሰማይ በሮች ተከፍተው አየሁ፥ ተመሳሳይ በሮችና መውጫዎችም ቍጥር አላቸው።

ምዕራፍ 36

1፡- ከዚያም ወደ ደቡብ ወደ ምድር ዳርቻ ሄድሁ፥ በዚያም ሦስት የተከፈቱ የሰማይ ደጆች አየሁ፥ ከዚያም ጠልና ዝናብ ነፋስም መጡ።
2. ከዚያም ወደ ምሥራቅ ወደ ሰማይ ዳርቻ ሄድሁ፥ በዚህም ሦስቱ የምሥራቃውያን የሰማይ በሮች ተከፍተው በላያቸውም ትናንሽ ደጆች አየሁ።
3. በእያንዳንዳቸው ትንንሽ መግቢያዎች የሰማይ ኮከቦችን አልፈው ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በሚታዩበት መንገድ ይሮጣሉ።
4. ባየሁትም ጊዜ የክብርን ጌታ ሁልጊዜ ባርከዋለሁ፣ እናም የክብርን ጌታ ለመላእክቱ፣ ለመናፍስትና ለሰውም ታላቅነትን ለማሳየት ታላቅና ድንቅ ድንቅ ያደረገውን መባረክ ቀጠልኩ። ሥራውንና ፍጥረቱን ሁሉ ያመሰግኑ ዘንድ፥ የኃይሉንም ሥራ አይተው የእጁን ታላቅ ሥራ ያመሰግኑ ዘንድ ለዘላለምም ይባርኩት።

ምዕራፍ 37

1፡- ሁለተኛውም ራእይ የጥበብ ራእይ ሄኖክ የያሬድ ልጅ የመላልኤል ልጅ የቃይናን ልጅ የሄኖስ ልጅ የአዳም ልጅ የሴት ልጅ ያየው ነው።
2. በምድር ላይ ለሚኖሩት እናገር ዘንድ ድምፄን ከፍ አድርጌ ያነሣሁት የጥበብ ቃል መጀመሪያ ይህ ነው፡ - እናንተ የቀደሙት ሰዎች ስሙ፥ በኋላም የምትመጡትን የቅዱሱን ቃል እዩ። በመናፍስት ጌታ ፊት የምናገረው ነው።
3. እነርሱን ለቀደሙት ሰዎች ብቻ ብነግራቸው ይሻለው ነበር ነገር ግን በኋላ የሚመጡት እንኳ የጥበብን መጀመሪያ አንከለክልም።
4. የዘላለም ሕይወት ዕጣ በተሰጠኝ በመናፍስት ጌታ በጎ ፈቃድ መሠረት እኔ እንደ ተቀበልሁት ጥበብ ከመናፍስት ጌታ እስከ ዛሬ ድረስ አልተሰጠኝም።
5፡- ሦስት ምሳሌዎችም ተነገሩልኝ፥ ድምፄንም አንሥቼ በምድር ለሚኖሩት ነገርኳቸው።

ምዕራፍ 38

1. የመጀመሪያው ምሳሌ. የጻድቃን ማኅበር በተገለጡ ጊዜ፥ ኃጢአተኞችም ስለ ኃጢአታቸው ፍርድ ሲቀበሉ፥ ከምድርም ፊት በተባረሩ ጊዜ።
2. ጻድቅም በጻድቃን አይን ሲገለጥ የተመረጠ ሥራው በመናፍስት ጌታ ላይ የተንጠለጠለ ብርሃንም በምድር ለሚኖሩ ጻድቃንና ምርጦች ይገለጣል። ኃጢአተኞችስ የመናፍስትን ጌታ የካዱ ሰዎች ማረፊያቸው ወዴት ነው? ባይወለዱ ኖሮ ለነሱ መልካም ነበር።
3. የጻድቃን ምሥጢር ሲገለጥ ኃጢአተኞችም ሲፈረድባቸው ፈሪሃ አምላክ የሌላቸውም ከጻድቃንና ከተመረጡት ፊት ሲባረሩ።

4.ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ምድርን የሚወርሱት ኃያላን አይሆኑም ከፍ ከፍም አይሉም፤ የቅዱሳኑንም ፊት ማየት አይችሉም፤ የመናፍስት ጌታ በቅዱሳን ፊት ብርሃኑን ተገልጦአልና። ጻድቅና የተመረጡ።

5. የዚያን ጊዜም ነገሥታትና ኃያላን ይጠፋሉ፥ ለጻድቃንና ለቅዱሳንም እጅ ይሰጣሉ።

6.ከዚህም በኋላ ማንም ከመናፍስት ጌታ ምሕረትን አይፈልግም ሕይወታቸው መጨረሻ ላይ ነውና።

ምዕራፍ 39

1. በዚያም ወራት እንዲህ ይሆናል የተመረጡና ቅዱሳን ልጆች ከሰማያት ይወርዳሉ፥ ዘራቸውም ከሰው ልጆች ጋር አንድ ይሆናል።

2. በዚያም ዘመን ሄኖክ የቅንዓትና የቍጣ መጻሕፍትን የጭንቀትና የመባረር መጻሕፍትን ተቀበለ። ምሕረትም አይደረግላቸውም ይላል የመናፍስት ጌታ።

3. በዚያም ወራት ዐውሎ ነፋስ ከምድር ወሰደኝ፥ በሰማያትምዳርቻ አኖረኝ።

4፡- በዚያም ሌላ ራእይ፥ የቅዱሳን ማደሪያና የጻድቃን ማደሪያ አየሁ።

5. በዚህ ስፍራ ዓይኖቼ መኖሪያቸውን ከጻድቃን መላእክቱ ጋር፥ ማረፊያቸውንም ከቅዱሳን ጋር አዩ። ስለ ሰው ልጆችም ተማጸኑ፣ አማልደውም ጸለዩ፣ ጽድቅም በፊታቸው እንደ ውኃ ፈሰሰ ምሕረትም በምድር ላይ ፈሰሰ፤ እንዲሁ ለዘላለምእስከ ዘላለም በመካከላቸው አለ።

6ሀ. በዚያም ስፍራ ዓይኖቼ የጽድቅና የእምነት የተመረጠውን አዩት።

7ሀ. ማደሪያውንም ከመናፍስት ጌታ ክንፍ በታች አየሁ።

6 ለ. ጽድቅም በዘመኑ ያሸንፋል ጻድቃንም የተመረጡትም ከዘላለም እስከ ዘላለም በፊቱ ቍጥር የላቸውም።

7 ለ. በፊቱም ጻድቃንና የተመረጡት ሁሉ እንደ እሳታማ ብርሃናት ብርቱዎች ይሆናሉ አፋቸውም በረከትን ይሞላል ከንፈራቸውም የመናፍስትን ጌታ ስም ያከብራሉ በፊቱም ጽድቅ ከቶ አይጠፋም ቅንነትም በፊት ለዘላለም አይጠፋም.እሱ።

8. በዚያ ልቀመጥ ፈለግሁ፥ መንፈሴም ያንን ማደሪያ ናፈቀች፤ ስለዚህም እድል ፈንታዬ ሆነ፤ እንዲሁ ስለ እኔ በመናፍስት ጌታ ፊት ጸንቶአልና።

9. በዚያም ወራት የመናፍስትን ጌታ እንደ ወደደ ለበረከት እና ለክብር ወስኖኛልና የመንፈስ ጌታን ስምአመሰገንሁ አመሰገንሁትም።

10፡- ብዙ ዘመንም ዓይኖቼ በዚያ ስፍራ አዩ፥ ባረኩትም፥ አመሰገንሁትም፥ እንዲህም አልሁ፡ — እርሱ የተባረከ ነው፥ እርሱም ከመጀመሪያውእስከ ዘላለምም የተባረከ ይሁን።

11. በፊቱም መቋረጫ የለም። ዓለም ሳይፈጠር ለዘላለም ያለውንና ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሆነውን ያውቃል።

12. የማያንቀላፉ አይባርኩህም፤ በክብርህ ፊት ቆመው፡ - ቅዱስ፥ ቅዱስ፥ ቅዱስ፥ የመናፍስት ጌታ፥ ምድርን በመናፍስት ሞላ እያሉ ይባርካሉ፥ ያመሰግናሉ፥ ያወድሳሉ።

13. እነሆም ዓይኖቼ የማይተኙትን ሁሉ አዩ በፊቱም ቆመው መርቀው፡ — ቡሩክ ይሁን የእግዚአብሔርም ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን አሉ።

14. ፊቴም ተለወጠ; ከእንግዲህ ወዲህ ማየት አልቻልኩምና።

ምዕራፍ 40

1. ከዚህም በኋላ አእላፋትና አሥር ሺህ ጊዜ አሥር ሺህ አየሁ፥ ከቁጥርም በላይ የሆነ ሕዝብ በመንፈስ ጌታ ፊት የቆሙትን አየሁ።

2. በመናፍስትም ጌታ በአራቱም ወገን ከማይተኙት የተለየ አራት ፊት አየሁ፥ ስማቸውንም ተማርሁ፤ ከእኔ ጋር የሄደው መልአክ ስማቸውን አስታወቀኝ፥ የተሰወረውንም ሁሉ አሳየኝና። ነገሮች.

3. አራቱም ፊት በክብር ጌታ ፊት ምስጋናን ሲናገሩ የአራቱን ፊት ድምፅ ሰማሁ።

4. የመጀመሪያው ድምፅ የመንፈሶችን ጌታ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይባርካል።

5. ሁለተኛውም ድምፅ የተመረጠውንና በመናፍስት ጌታ ላይ የተንጠለጠሉትን ምርጦችን ሲባርክ ሰማሁ።

6. ሦስተኛውም ድምፅ በምድር ላይ ስለሚኖሩ በመንፈስም ጌታ ስም ስለሚለምኑት ሲጸልይና ሲማልድ ሰማሁ።

7. አራተኛውም ድምፅ ሰይጣንን ሲከላከል በመናፍስት ጌታ ፊት ይቀርቡ ዘንድ ሲከለክላቸው ሰማሁ።

8. ከእኔ ጋር የሄደውንም የተሰወረውን ሁሉ ያሳየኝን የሰላሙ መልአክ፡ — ያየኋቸው ቃላቸውም የሰማኋቸውና የጻፍኋቸው አራቱ ሰማያት እነ ማን ናቸው?

9፡- እርሱም፡ — ይህ ፊተኛው መሐሪና ታጋሹ ሚካኤል ነው፡ ሁለተኛውም በሰው ልጆች ደዌና ቍስል ሁሉ ላይ የሾመው ሩፋኤል ነው፡ ሦስተኛውም እርሱ ነው። በሥልጣናት ሁሉ ላይ የተሾመ ገብርኤል ነው፤ አራተኛውም የዘላለምን ሕይወት የሚወርሱትን በንስሐ ተስፋ የሚያደርግ እርሱ ፋኑኤል ይባላል። እነዚህም አራቱ የመናፍስት ጌታ መላእክትና በዚያ ወራት የሰማኋቸውአራቱ ድምፆች ናቸው።

ምዕራፍ 41

1. ከዚህም በኋላ የሰማያትን ምሥጢር ሁሉ፥ መንግሥትም እንዴት እንደ ተከፈለች፥ የሰውም ሥራ በሚዛን እንዴት እንደሚመዘን አየሁ።

2. በዚያም የተመረጡትን ቤቶችና የቅዱሳንን መኖሪያ አየሁ፥ ዓይኖቼም በዚያ የመናፍስትን ጌታ ስም የሚክዱ ኃጢአተኞች ሁሉ ሲባረሩና ሲጎተቱ አየሁ፥ ሊቀመጡም አልቻሉም። ከመናፍስት ጌታ በሚመጣው ቅጣት ምክንያት።

3. በዚያም ዓይኖቼ የመብረቁንና የነጐድጓዱን ምሥጢር የነፋሱንም ምሥጢር በምድር ላይ ሊነፍሱ እንደ ተከፋፈሉ የደመናና የጤዛንም ምሥጢር አየሁ፥ ከዚያም ከወዴት ሆነው አየሁ። በዚያ ቦታ ይቀጥሉ እና ከየት ነው አቧራማውን ምድር ያረካሉ።

4. በዚያም የተዘጉ ቤቶችን አየሁ፥ ነፋሶችም የተከፈሉአቸው፥ የበረዶውና የነፋሱ ክፍል፥ የጭጋግ ክፍልና ደመና፥ ደመናውም ከዓለም መጀመሪያ ጀምሮ በምድር ላይ ያንዣበበ።

5. የፀሐይንና የጨረቃን ክፍሎች ከወዴት እንደሚወጡና ወደ ወዴት እንደሚመለሱ፥ የከበሩትም መመለሳቸው፥ አንዱ ከሌላውእንዴት እንደሚበልጥ፥ የከበረ ምሕዋራቸውንም፥ ምሕዋራቸውንም እንደማይተዉ አየሁ። በመዘራቸውም ላይ ምንም አይጨምሩም ከርሱም ምንም አይወስዱም ፡ ፡ በመካከላቸውም በተያያዘበት መሐላ አመኑ።

6. አስቀድሞም ፀሐይ ወጥታ መንገዱን እንደ መናፍስት ጌታ ትእዛዝ ትሄዳለች ስሙም ከዘላለም እስከ ዘላለም ኃያል ነው።
7.ከዚያም በኋላ የተደበቀውንና የሚታየውን የጨረቃ መንገድ አየሁ÷ የመንገዷንም መንገድ በቀንና በሌሊት በዚያ ቦታ ታከናውናለች - እርስዋም በመናፍስት ጌታ ፊት እርስዋ ትይዛለች። ያመሰግናሉ ያመሰግናሉ አያርፉም; ለእነርሱ የምስጋና ዕረፍታቸው ነውና ።
8. ፀሐይ ለበረከት ወይም ለእርግማን ብዙ ጊዜ ትለውጣለችና÷ የጨረቃም መንገድ ለጻድቃን ብርሃን÷ ጨለማም ለኃጢአተኞች ብርሃን ነው÷ ብርሃንንና ጨለማን በለየ በእግዚአብሔር ስም። ፤ የሰውን መንፈስ ከፋፈለ የጻድቃንን መንፈስ አጸና በጽድቁ ስም።
9. የሚከለክለው የለምና ÷ የሚከለክለውም ኃይል የለም፤ እርሱ ለሁሉ ዳኛ ይሾማልና በፊቱም ይፈርዳል ።

ምዕራፍ 42

1. ጥበብ የምትኖርበትን ስፍራ አላገኘችም; ከዚያም በሰማይ ውስጥ የመኖሪያ ቦታ ተሰጣቸው.
2. ጥበብ በሰው ልጆች መካከል ትኖር ዘንድ ወጣች÷ ማደሪያም አላገኘችም፤ ጥበብም ወደ ስፍራዋ ተመለሰች÷ በመላእክትም መካከል ተቀመጠች ።
3፡- ከጓዳዋም ዓመፃ ወጣ÷ ያላገኘውንም አግኝታ ከእነርሱ ጋር ተቀመጠች ።

ምዕራፍ 43

1. ሌሎችንም መብረቆችና የሰማይ ከዋክብትን አየሁ÷ ሁሉንም በስማቸው እንደ ጠራአቸውም አየሁ÷ እነርሱም ሰሙት ።
2. በጽድቅም ሚዛን እንደ ብርሃን መጠን ሲመዘኑ አየሁ የቦታቸውን ስፋትና የተገለጡበትን ቀን አብዮታቸውም መብረቅን እንዴት እንደሚያመጣ አየሁ፤ አብዮታቸውንም በቁጥር ብዛት አየሁ። የመላእክትን, እና እርስ በርሳቸው እንዴት እምነትን እንደሚጠብቁ .
3. ከእኔ ጋር የሄደውንም መልአክ የተሰወረውን ያሳየኝን መልአክ፡ —እነዚህ ምንድር ናቸው?
4. እርሱም፡ — የመናፍስት ጌታ ምሳሌያዊ ትርጉማቸውን አሳይቶሃል፡ እነዚህ በምድር ላይ የሚቀመጡ የቅዱሳን ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም የሚያምኑ ናቸው፡ አለኝ ።

ምዕራፍ 44

ሌላም ክስተት በመብረቅ ላይ አየሁ፤ ከከዋክብት አንዳንዶቹ ተነሥተው መብረቅ እንደሚሆኑ ÷ በአዲስ መልክም ሊለያዩ እንደማይችሉ ።

ምዕራፍ 45

1. ይህ ደግሞ የቅዱሳንን ማደሪያ እና የመናፍስት ጌታን ስም ስለሚክዱ ሰዎች ሁለተኛው ምሳሌ ነው።
2. ወደ ሰማይም አይወጡም ወደ ምድርም አይመጡም የኃጢአተኞች ዕጣ ፈንታ እንዲህ ይሆናል የመናፍስትን ጌታ ስም የካዱ ለመከራና ለመከራ ቀንም ተጠብቀዋል መከራ ።
3. በዚያ ቀን የመረጥኳቸው በክብር ዙፋን ላይ ይቀመጣሉ÷ ሥራቸውንም ይፈትኑታል÷ ማረፊያቸውም ስፍር ቁጥር የለውም። የመረጥኳቸውንና የከበረ ስሜን የጠሩትን ባዩ ጊዜ ነፍሶቻቸው በእነርሱ ውስጥ ትጸናለች ።
4. የመረጥሁትንም በመካከላቸው አኖራለሁ። ሰማዩንም ለውጬ ዘላለማዊ በረከትና ብርሃን አደርገዋለሁ ።
5. ምድርንም እለውጣለሁ ለበረከትም አደርጋታለሁ÷ የመረጥኳቸውንም እንዲያሰድሩባት አደርጋለሁ፤ ኃጢአተኞችና ዓመፀኞች ግን አይረግጡአትም።
6. ጻድቃኖቼን ሰላምን ሰጥቻቸዋለሁና ጠግቤአለሁና በፊቴም አሳርፌአቸዋለሁ፤ ነገር ግን ከምድር ፊት አጠፋቸው ዘንድ ለኃጢአተኞች ፍርድ ቀርቦልኛል ።

ምዕራፍ 46

1. በዚያም የቀናት ራስ የነበረውን አየሁ÷ ራሱም እንደ የበግ ጠጉር ነጭ ነበረ÷ ከእርሱም ጋር ሌላ ሰው ነበረ÷ ፊቱም የሰው መልክ ነበረ÷ ፊቱም እንደ ቅዱሳን ጸጋ የሞላበት ነበረ ። መላእክት ።
2. ከእኔም ጋር የሄደውን መልአክ ስውር የሆነውን ሁሉ ያሳየኝን የሰው ልጅ ማን እንደ ሆነ ከወዴትም እንደ ሆነ ለምንስ ከዕለታት ራስ ጋር ሄደ?እርሱም መለሰ እንዲህም አለኝ፡ -ይህ ጽድቅ ያለው፣ ጽድቅ ያለው፣ የተሰወረውንም ሀብት ሁሉ የሚገልጥ የሰው ልጅ ነው።
3. የመናፍስት ጌታ መርጦታልና÷ ዕጣውም ለዘላለም በቅንነት በመናፍስት ጌታ ፊት ከፍ ያለ ነው።
4.ይህ ያየኸው የሰው ልጅም ነገሥታትንና ኃያላኑን ከመቀመጫቸው÷ ኃያላኑንም ከዙፋናቸው ያስነሣል÷ የኃያላንንም ኵላሊትን ይፈታል÷ የኃጢአተኞችንም ጥርስ ይሰብራል ።
5. ነገሥታቱንም ከዙፋናቸውና ከመንግሥታቸው ያዋርዳቸዋል÷ አላከበሩትምና አያመሰግኑትምና መንግሥቱም ከወዴት እንደ ተሰጣቸው በትሕትና ስላላወቁ ነው።
6. የኃያላኑንም ፊት ያዋርዳል÷ እፍረትንም ይሞላል ። ማደሪያቸው ጨለማ ይሆናል፣ ትሎችም አልጋቸው ይሆናሉ፣ ከአልጋቸውም የመነሳት ተስፋ የላቸውም፣ የመናፍስት ጌታን ስም አያመሰግኑም።
7. እነዚህም የሰማይ ከዋክብትን የሚፈርዱ ናቸው÷ እጃቸውንም በልዑል ላይ ያነሡ÷ ምድርንም የረገጡ በእርስዋም የሚኖሩ ናቸው። ሥራቸውም ሁሉ ዓመፃን ገልጧል ኃይላቸውም በሀብታቸው ላይ ነው እምነታቸውንም በእጃቸው በሠሩት አማልክት ላይ ነው የመንፈስንም ጌታ ስም ክደዋል ።
8. የማኅበረ ቅዱሳንን ቤቶች እና በመናፍስት ጌታ ስም የተንጠለጠሉትን ምእመናንን ያሳድዳሉ ።

ምዕራፍ 47

1. በዚያም ወራት የጻድቃን ጸሎት÷ የጻድቃንም ደም ከምድር ወደ በመናፍስት ጌታ ፊት ይወጣል ።
2.በዚያም ወራት በላይ በሰማያት የሚኖሩ ቅዱሳን በአንድ ድምፅ ተባበሩ÷ ይማልዳሉ÷ ይጸልያሉም÷ ያመሰግኑማል÷ ስለ ጻድቃንም ደም የመንፈስን ጌታ ስም ያመሰግናሉ ይባርካሉ።

መፍሰሱ፣ እና የጻድቃን ጸሎት በመናፍስት ጌታ ፊት ከንቱ እንዳይሆን፣ ፍርድ እንዲደርስባቸው፣ እና ለዘላለም መከራ እንዳይደርስባቸው።

3. በዚያም ወራት ራስ በክብሩ ዙፋን ላይ ተቀምጦ የሕያዋን መጻሕፍት በፊቱ ሲከፈቱ አየሁ፥ ሠራዊቱም ሁሉ በላይ በሰማይ ያለው አማካሪዎቹም በፊቱ ቆመው ነበር።

4. የቅዱሳንም ልብ በደስታ ሞላ። የጻድቃን ቍጥር ስለ ቀረበ፥ የጻድቃንም ጸሎት ስለተሰማ፥ የጻድቃንም ደም በመናፍስት ጌታ ፊት ተፈለገ።

ምዕራፍ 48

1. በዚያም ስፍራ የማያልቅ የጽድቅ ምንጭ አየሁ፥ በዙሪያውም ብዙ የጥበብ ምንጮች ነበሩ፤ የተጠሙም ሁሉ ከእነርሱ ጠጡ፥ ጥበብም ሞላባቸው፥ መኖሪያቸውም ከጻድቃንና ከቅዱሳን ከተመረጡትም ጋር ነበረ።

2. በዚያም ሰዓት የሰው ልጅ በመንፈስ ጌታ ፊት ስሙም በዘመናት ራስ ፊት ተባለ።

3. አዎን፣ ፀሐይና ምልክቶች ሳይፈጠሩ፣ የሰማይ ከዋክብት ሳይሠሩ፣ ስሙ በመናፍስት ጌታ ፊት ተሰይሟል።

4. እርሱ ለጻድቃን የሚጸናበትና የማይወድቅበት በትር ይሆናል ለአሕዛብም ብርሃን ልባቸውም ለታዘዙ ሰዎች ተስፋ ይሆናል።

5. በምድር የሚኖሩ ሁሉ ወድቀው በፊቱ ይሰግዳሉ፤ የመናፍስትን ጌታ እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ ይባርካሉም ያከብራሉም።

6. ስለዚህም ምክንያት ዓለም ሳይፈጠር በፊትና ለዘላለም በፊቱ ተሰውሮአል።

7. የመናፍስትም ጌታ ጥበብ ለቅዱሱና ለጻድቁ ገለጠው; የጻድቃንን ዕጣ ጠብቀዋልና፤ ይህን የዓመፃን ዓለም ጠልተውና ንቀውታልና፥ ሥራውንና መንገዱን ሁሉ በመንፈስ ጌታ ስም ጠልተዋልና፤ በስሙ ይድናሉና፥ እንደ ቃሉም ይድናሉና። በሕይወታቸው ውስጥ መልካም ደስታ ነበረው.

8.በዚህም ወራት የምድር ነገሥታት ፊታቸው የተናቁ ይሆናሉ ምድሪቱንም ከእጃቸው ሥራ የተነሣ ብርቱዎች ይወርሳሉ። በጭንቀታቸውና በመከራቸውቀን ራሳቸውን ማዳን አይችሉምና።

9. በመረጥኳቸውም እጅ አሳልፌ እሰጣቸዋለሁ፤ በእሳት ውስጥ እንዳለ ገለባ እንዲሁ በቅዱሱ ፊት ያቃጥላሉ፤ በውኃ ውስጥ እንዳለ እርሳስ በጻድቃን ፊት ይሰምጣሉ፥ የክፉም ምልክት የለም። ከእንግዲህ ወዲህ አይገኙም።

10፡- በመከራቸውም ቀን በምድር ላይ ዕረፍት ይሆናል፥ በፊታቸውም ይወድቃሉ አይነሱምም፤ በእጁም የሚያነሣቸው ማንም የለም፤ እግዚአብሔርን ክደዋልና የመናፍስት እና የተቀባው። የመናፍስት ጌታ ስም የተባረከ ይሁን።

ምዕራፍ 49

ኤል. ጥበብ እንደ ውኃ ፈስሳለችና፥ ክብርም ለዘላለም በፊቱ አይጠፋም።

2. እርሱ በጽድቅ ምሥጢር ሁሉ ኃያል ነውና፥ ዓመፃም እንደ ጥላ ይጠፋል፥ ዘላለማዊነትም የለውም። የተመረጠ በመናፍስት ጌታ ፊት ቆሞአልና ክብሩም ለዘላለም ኃይሉም ለልጅ ልጅ ነው።

3. በእርሱም የጥበብ መንፈስ፥ ማስተዋልንም የሚሰጥ መንፈስ፥ የማስተዋልና የብርታትም መንፈስ፥ በጽድቅም ያንቀላፉ ሰዎች መንፈስ አለ።

4. በሚስጥርም ነገር ላይ ይፈርዳል፥ በፊቱም የሐሰት ቃል ሊናገር የሚችል ማንም የለም። እርሱ በመናፍስት ጌታ ፊት እንደ በጎ ፈቃዱ የተመረጠ ነውና።

ምዕራፍ 50

1.በዚያም ወራት ለቅዱሳን እና ለተመረጡት ለውጥ ይሆናል የዘመንም ብርሃን በላያቸው ይሆናል ክብርና ምስጋናም ወደ ቅዱሳን ይሆናል።

2. በአመጸኞች ላይ መጥፎ ነገር በተከበበበት የመከራ ቀን። ጻድቃንም በመናፍስት ጌታ ስም ያሸንፋሉ፡ ንስሀም እንዲገቡ የእጃቸውንም ስራ እንዲተዉ ሌሎችን እንዲመሰክሩ ያደርጋል።

3. በመናፍስት ጌታ ስም ክብር አይኖራቸውም በስሙ ይድናሉ የመናፍስት ጌታ ርኅራኄው ታላቅ ነውና ይራራላቸዋል።

4. በፍርድም ጻድቅ ነው፥ በክብሩም ፊት ደግሞ ዓመፃ አይጸናም፤ በፍርዱም ንስሐ የማይገቡ በፊቱ ይጠፋሉ።

5.ከእንግዲህም በኋላ አልራራላቸውም፥ ይላል የመናፍስት ጌታ።

ምዕራፍ 51

1. በዚያም ወራት ምድር የተሰጠችውን አደራ ትሰጣለች ሲኦልም ደግሞ የተቀበለችውን ትሰጣለች፥ ሲኦልም ዕዳዋን ትሰጣለች።

2. የሚድኑበት ቀን ቀርቦአልና ጻድቁንና ቅዱሳኑን ከመካከላቸው ይመርጣል።

3. በዚያም ወራት የተመረጡት በዙፋኔ ላይ ይቀመጣሉ አፉም የጥበብንና የምክርን ምሥጢር ሁሉ ያፈሳል፤ የመናፍስት ጌታ ለእርሱ ሰጥቶታልና አከበረውምና።

4. በዚያም ወራት ተራሮች እንደ አውራ በጎች ይዘላሉ፥ ኮረብቶችም ወተት እንደጠገቡ ጠቦቶች ይዘላሉ፥ በሰማይም ያሉ የመላእክት ሁሉ ፊት በደስታ ይበራል።

5. በዚያ ወራት የተመረጡት ይነሣሉ ምድርም ሐሤትን ታደርጋለች ጻድቃንም በእርስዋ ላይ ይኖራሉና የተመረጡትም ይሄዱባታል።

ምዕራፍ 52

ኤል. ከዚያ ወራትም በኋላ በዚያ ስፍራ የተሰወረውን ራእዮች ሁሉ ባየሁበት ስፍራ፣ በዐውሎ ነፋስ ተወስጄ ነበርና ወደ ምዕራብም ወሰዱኝ።

2. በዚያም ዓይኖቼ የሚሆነውን የሰማይ ምስጢር ሁሉ፥ የብረት ተራራ፥ የናስ ተራራ፥ የብር ተራራ፥ የወርቅ ተራራ፥ የዋህ ብረት ተራራ፥ ተራራማተራራ አዩ። መምራት

3. ከእኔም ጋር የሄደውን መልአክ፡ — ይህ በስውር ያየሁት ምንድን ነው?

4. እርሱም እንዲህ አለኝ፡ — ያየሃቸው ነገሮች ሁሉ በምድር ላይ ኃያልና ኃያል ይሆን ዘንድ ለቀባው ግዛት ያገለግላሉ።

5. የሰላምም መልአክ መለሰ እንዲህም አለኝ፡ - ጥቂት ቆይ በመናፍስት ጌታ ዙሪያ ያሉትን ምስጢሮች ሁሉ ይገለጡልሃል።

6. ዓይኖችህም ያዩአቸው ተራራዎች የብረት ተራራው የናስም ተራራ የብርም ተራራ የወርቅም ተራራ የዋህ ብረትም ተራራ የእርሳስ ተራራ እነዚህ ሁሉ ይሆናሉ። በተመረጠው ፊት እንደ ሰም ይሆኑ፤ በእሳቱም ፊት፥ በተራሮችም ላይ ከላይ እንደሚፈስስ ውኃ፥ በእግሩም ፊት ደካማ ይሆናሉ።
7. በዚያም ወራት እንዲህ ይሆናል በወርቅ ወይም በብር ማንም አይድንም፥ የሚያመልጥም የለም።
8. ለሰልፍም ብረት የለም፥ ጥሩርም አይለብስም። ነሐስ አይጠቅምም፣ ቆርቆሮም አይጠቅምም አይከበርምም፣ እርሳስም አይፈለግም።
9. የተመረጠውም በመናፍስት ጌታ ፊት በሚገለጥበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይካዳሉ፥ ከምድርም ፊት ይጠፋሉ።

ምዕራፍ 53

1፦ በዚያም ዓይኖቼ አፋቸውን የከፈቱትን ጥልቅ ሸለቆ አዩ፥ በምድርና በባሕርና በደሴቶችም የሚኖሩ ሁሉ ስጦታንና ስጦታን የምስጋናም ምልክት ያመጡለት ነበር፥ ጥልቅም ሸለቆ ግን አይሞላም።
2. እጆቻቸውም ዓመፅን ያደርጋሉ፥ ኃጢአተኞችም በግፍ የሚጨቁኑትን ሁሉ ይበላሉ፤ ኃጢአተኞች ግን በመናፍስት ጌታ ፊት ይጠፋሉ፥ ከምድርም ፊት ይሰደዳሉ፥ እነርሱም ይወድቃሉ። ከዘላለም እስከ ዘላለም ይጥፋ።
3. የቅጣት መላእክት ሁሉ በዚያ ተቀምጠው የሰይጣንን ዕቃ ሲያዘጋጁ አየሁና።
4. ከእኔም ጋር የሄደውን የሰላሙን መልአክ፡ — እነዚህን ዕቃዎች የሚያዘጋጁት ለማን ነው?
5. እርሱም እንዲህ አለኝ፡ — በዚህ ምድር እንዲጠፉ እነዚህን ለንጉሶች እና ኃያላን ያዘጋጃሉ።
6. ከዚህም በኋላ ጻድቁና የተመረጡት የማኅበሩን ቤት ይነሳሉ፤ ከእንግዲህም ወዲህ በመናፍስት ጌታ ስም አይከለከሉም።
7. እነዚህም ተራሮች በጽድቁ ፊት እንደ ምድር አይቆሙም፥ ኮረብቶች ግን እንደ ውኃ ምንጭ ይሆናሉ፥ ጻድቃንም ከኃጢአተኞች ግፍ ይርቃሉ።

ምዕራፍ 54

1፦ አየሁም፥ ወደ ሌላም የምድር ክፍል ዞር አልሁ፥ በዚያም ጥልቅ የሆነ ሸለቆ የሚነድድ እሳት ያለበትን አየሁ።
2. ነገሥታቱንና ኃያላኑንም አምጥተው ወደዚህ ጥልቅ ሸለቆ ይጥሉአቸው ጀመር።
3. ዓይኖቼም እነዚህን ዕቃዎቻቸውን፥ የክብደታቸውንም የብረት ሰንሰለት እንዴት እንደ ሠሩ በዚያ አዩ።
4. ከእኔም ጋር የሄደውን የሰላሙን መልአክ፡ — እነዚህ ሰንሰለት የሚዘጋጁት ለማን ነው?
5፦ እርሱም እንዲህ አለኝ፡ -እነዚህ ለአዛዝኤል ጭፍራዎች እየተዘጋጁ ናቸው፣ ስለዚህም እነርሱን ወስደው ወደ ጥልቁ እንዲጥሏቸው የመናፍስት ጌታ ባዘዘው መሠረት መንጋጋቸውን በድንጋይ ይሸፍኑ። .
6. ሚካኤል፣ ገብርኤል፣ ሩፋኤል፣ ፋኑኤል፣ በዚያ ታላቅ ቀን ይይዟቸዋል፣ በዚያም ቀን ወደ ሚነድደው እቶን ውስጥ ይጥሉአቸዋል፣ የመናፍስት ጌታ በመገዛት በሠሩት ዓመፃ ይበቀልባቸው ዘንድ። ወደ ሰይጣንና በምድር የሚኖሩትን ያሳስታል።
7. በዚያም ወራት ከመናፍስት ጌታ ዘንድ ቅጣት ይመጣል፥ ከሰማያትም በላይ ያሉትን የውኃውን ክፍሎችና ከምድር በታች ያሉትን ምንጮች ይከፍታል።
8. ውኆችም ሁሉ ከውኆች ጋር ይጣመራሉ፤ ከሰማይ በላይ ያለው ተባዕት ነው፥ ከምድርም በታች ያለው ውኃ የሴት ነው።
9. በምድርም የሚኖሩትን ሁሉ ከሰማይም ዳርቻ በታች የሚኖሩትን ያጠፋሉ።
10. በምድርም ላይ የሠሩትን ዓመፃ ባወቁ ጊዜ በዚያን ጊዜ እነርሱ ይጠፋሉ።

ምዕራፍ 55

1. ከዚህም በኋላ የዘመናት ራስ ተጸጸተና፡ — በምድር የሚኖሩትን ሁሉ በከንቱ አጠፋኋቸው፡ አለ።
2፦ ከዛሬ ጀምሮ በምድር በሚኖሩት ሁሉ ላይ እንዲሁ አላደርግም በሰማይም ምልክት አደርጋለሁ፥ ይህም በእኔና በእነርሱ መካከል የዘላለም የእምነት ቃል ኪዳን ይሆናል ብሎ በታላቅ ስሙ ማለ። ሰማይ ከምድር በላይ እስካለ ድረስ። ይህም በእኔ ትዕዛዝ ነው።
3.በዚህም ምክንያት በመከራና በሥቃይ ቀን በመላእክት እጅ ልይዛቸው በፈለግሁ ጊዜ ቅጣቴንና መዓቴን በእነርሱ ላይ አደርገዋለሁ ይላል የመናፍስት ጌታ እግዚአብሔር።
4. በምድርም ላይ የምትኖሩ ኃያላን ነገሥታት፥ የመረጥሁትን፥ በክብር ዙፋን ላይ ተቀምጦ በአዛዜልና በባልደረቦቹ ሁሉ በሠራዊቱም ሁሉ በእግዚአብሔር ስም እንደ ፈረደበት ታያላችሁ።
'

ምዕራፍ 56

1. በዚያም የቅጣት መላእክት ጭፍራ ሲሄዱ አየሁ፥ ጅራፍም የብረትና የናስ ሰንሰለት ያዙ።
2. ከእኔም ጋር የሄደውን የሰላሙን መልአክ፡ — እነዚህ የሚገረፉ ወደ ማን ይሄዳሉ?
3. እናም እንዲህ አለኝ፡ - ለተመረጡት እና ለሚወዷቸው፣ ወደ ሸለቆው ጥልቁ ገደል እንዲጣሉ።
4. ያን ጊዜም ያ ሸለቆ በተመረጡት እና በሚወዷቸው ይሞላል፣ እናም የሕይወታቸው ቀናቶች ያበቃል፣ እናም የመምራት ጊዜያቸው ከዚያ በኋላ አይቆጠርም።
5፦ በዚያም ወራት መላእክት ይመለሳሉ፥ በፋርስያና በሜዶንም ላይ ወደ ምሥራቅ ይወርዳሉ፤ ነገሥታትን ያስነሣሉ፥ የዓመፅም መንፈስ ይወርድባቸው ዘንድ፥ ከዙፋኖቻቸውም ያነሣሣቸዋል። ከጉድጓዳቸው እንደ አንበሳ፥ በመንጎቻቸውም መካከል እንደ ተራቡ ተኵላዎች ይበቅላሉ።
6. ወጥተውም የመረጣቸውን ምድር ይረግጡታል፥ የተመረጡትም ምድር በፊታቸው አውድማና መንገድ ትሆናለች።
7. የጻድቃኔ ከተማ ግን ለፈረሶቻቸው ማደሪያ ትሆናለች። እርስ በርሳቸውም ይጣላሉ፥ ቀኝ እጃቸውም በእነርሱ ላይ ትጸናለች፥ ሰውም ወንድሙን፥ ልጅም አባቱንና እናቱን አያውቅም፥ በመገደላቸውም የሬሳ ቍጥር እስኪያሳይ ድረስ፥ ቅጣታቸውም ከንቱ አይደለም።
8፦ በዚያም ወራት ሲኦል መንጋጋዋን ትከፍታለች፥ ይውጡብትማል፥ ጥፋታቸውም ፍጻሜ

ይሆናል። ሲኦል በተመረጡት ፊት ኃጢአተኞችን ይበላቸዋል።

ምዕራፍ 57

1. ከዚህም በኋላ ሌላ ጭፍራ ሰረገሎችና ሰዎች በእርሱ ላይ ሲቀመጡ በነፋስም ላይ ከምሥራቅና ከምዕራብ ወደ ደቡብ ሲመጡ አየሁ።
2፡- የሰረገላቸውም ድምፅ ተሰማ፥ ይህም ሁከት በሆነ ጊዜ ቅዱሳን ከሰማይ አወሩ፥ የምድርም ምሰሶች ከስፍራቸው ተናወጡ፥ ድምፁም ከሰማይ ዳርቻ እስከ ዳርቻ ድረስ ተሰማ። ሌላኛው, በአንድ ቀን ውስጥ.
3. ሁሉም ወድቀው ለመናፍስት ጌታ ይሰግዳሉ። ይህ ደግሞ የሁለተኛው ምሳሌ መጨረሻ ነው።

ምዕራፍ 58

1. ሦስተኛውንም ምሳሌ ስለ ጻድቃንና ስለ ተመረጡት እናገር ጀመር።
2. እናንተ ጻድቃን እና ምርጦች ብፁዓን ናችሁ፤ ዕጣ ፈንታችሁ የከበረ ይሆናልና።
3. ጻድቃንም በፀሐይ ብርሃን ይሆናሉ። የተመረጡትም በዘላለም ሕይወት ብርሃን የሕይወታቸው ዘመን የማያልቅ ይሆናል የቅዱሳኑም ዘመን ቍጥር የለውም።
4. ብርሃንንም ይፈልጋሉ ከመንፈሶችም ጌታ ጋር ጽድቅን ያገኛሉ፡ በዘላለም ጌታ ስም ለጻድቃን ሰላም ይሆናል።
5. ከዚህም በኋላ በሰማይ ያለ ቅዱሳን የጽድቅን ምሥጢር የእምነትን ርስት ይፈልጉ ዘንድ በምድር ላይ እንደ ፀሐይ በራ ጨለማውም አልፎአልና ይባላል።
6. የማያልቅ ብርሃን ይሆናል፥ እስከ ቀኖችም ወሰን ድረስ አይመጡም፤ ጨለማው አስቀድሞ ይጠፋልና፥ ብርሃንም በመናፍስት ፊት ይጸናል፥ የጽድቅም ብርሃን ለዘላለም ይጸናልና። በመናፍስት ጌታ ፊት።

ምዕራፍ 59

1. በዚያም ወራት ዓይኖቼ የመብረቅንና የመብራትን ምሥጢር አይተው ፍርድን ሲፈጽሙ አዩና የመንፈስ ጌታ እንደ ፈቀደ ለበረከት ወይም ለእርግማን ቀለለ።
2. በዚያም የነጐድጓዱን ምሥጢር አየሁ፥ በሰማይም ላይ ድምፁ ሲሰማ ድምፁም ሲሰማ አየሁ፥ ለደኅንነትም ሆነ ለበረከት በምድር ላይ የሚደረገውን ፍርድ አሳይቶኛል። ወይም እንደ መናፍስት ጌታ ቃል ለእርግማን።
3.ከዚያም በኋላ የመብራትና የመብረቅ ምስጢሮች ሁሉ ታዩኝ፣ እናም ለበረከት እና ለማርካት ቀለለ።

ምዕራፍ 60

1. በአምስት መቶ ዓመት በሰባተኛው ወር ከወሩም በአሥራ አራተኛው ቀን በሄኖክ ሕይወት. በዚያ ምሳሌ ላይ ታላቅ መንቀጥቀጥ የሰማያትን ሰማያትን እንዳናወጠ አየሁ የልዑልም ሠራዊት መላእክትም እልፍ አእላፋት እልፍ ጊዜ አሥር ሺህ በታላቅ ድንጋጤ ደነገጡ።
2. የዘመናትም ራስ በክብሩ ዙፋን ተቀመጠ መላእክትና ጻድቃን በዙሪያው ቆመው ነበር።
3. ታላቅ ድንጋጤ ያዘኝ፥ ፍርሃትም ያዘኝ፥ ወገቤም ደነዘዘ፥ ኵላሊቴም ተረተረ፥ በግምባሬም ተደፋሁ።
4. ሚካኤልም ከቅዱሳን መካከል ሌላ መልአክ ላከ አስነሣኝም፥ ባስነሣኝም ጊዜ መንፈሴ ተመለሰች። የዚህን ሠራዊት ገጽታና ግርግር የሰማይን መንቀጥቀጥ መታገስ አልቻልኩም ነበርና። ሚካኤልም እንዲህ አለኝ፡ - እንዲህ ባለ ራእይ ለምን ደነገጥክ? ይህ ቀን የምሕረቱ ቀን እስኪያልፍ ድረስ; በምድርም ላይ ለሚኖሩት መሐሪና ታጋሽ ነው።
5. የመንፈስም ጌታ ያዘጋጀው ቀንና ኃይሉ ቅጣቱም ፍርድም በመጣ ጊዜ ጻድቅን ሕግ ለማያመልኩት የጽድቅንም ፍርድ ለሚክዱና ለሚቀበሉት ያዘጋጀው ስሙበከንቱ ነው፤ ያ ቀን ለተመረጡት ቃል ኪዳን ተዘጋጅቷል፥ ለኃጢአተኞች ግን ምርመራ ነው።
6. የመናፍስት ጌታ ቅጣት በእነርሱ ላይ በሚያርፍበት ጊዜ፣ የመናፍስት ጌታ ቅጣት በከንቱ እንዳይመጣ፣ ልጆቹን ከእናታቸው ጋር፣ ልጆችንም ከአባቶቻቸው ጋር ይገድላል። . ከዚያም ፍርዱ እንደ እዝነቱና እንደ ትዕግሥቱ ይፈጸማል።
7፡- በዚያም ቀን ሁለት አጋንንት፥ ሌዋታን የምትባል ጭራቅ ሴት ተለያዩ፥ በውኃም ምንጮች ላይ በውቅያኖስ በጥልቁ ውስጥ ይቀመጡ ነበር።
8፡- ወንዱ ግን ብሔሞት ይባላል፥ እርሱም በደረቱ ያዘ፥ ዱዊን የሚሉትን ባድማ ምድረ በዳ፥ ከገነት በምሥራቅ በኩል የተመረጡና ጻድቃን በሚኖሩበት ጊዜ፥ አያቴ በተወሰደበት፥ ከአዳም ሰባተኛው፥ የመጀመሪያው ሰው ነበረ። የመንፈስ ጌታ ተፈጠረ።
9. የእነዚያንም ጭራቆች በአንድ ቀን ተከፍለው አንዱን ወደ ባሕር ጥልቁ ሁለተኛውንም በምድረ በዳ የጣሉትን ኀይል እንዲያሳየኝ ሌላውን መልአክ ለመንሁት።
10፡- እርሱም፡ — አንተ የሰው ልጅ ሆይ፥ በዚህ የተሰወረውን ታውቅ ዘንድ ትሻለህ፡ አለኝ።
11. ከእኔም ጋር ሄዶ የተሰወረውን ያሳየኝ ሌላው መልአክ ፊተኛውና መጨረሻው በሰማይ በከፍታ፥ ከምድርም በታች በጥልቁ፥ በሰማይም ዳርቻ፥ በመሠረት ላይ ያለውን ነገረኝ። የሰማይ።
12. የነፋሶችም ክፍሎች፥ ነፋሶችም እንዴት እንደሚከፋፈሉ፥ እንዴት እንደሚመዘኑም፥ የነፋሶችም መግቢያዎች እንዴት እንደሚቈጠሩ፥ እያንዳንዱም እንደ ነፋሱ ኃይል፥ እንደ ጨረቃም መብራቶች ኃይል። ,እና በተገቢው ኃይል መሰረት, እና የከዋክብትን ክፍሎች እንደ ስማቸው, እና ሁሉም ክፍሎች እንዴት እንደሚከፋፈሉ.
13. ነጐድጓዶቹም በሚወድቁበት ስፍራ፥ በመብረቆችም መካከል የተፈጠሩት ክፍሎቻቸው እንዲበሩ፥ ሠራዊታቸውም ወዲያው እንዲታዘዙ።
14. ነጐድጓዱም መንኮራኩሩን እየጠበቀ የሚያርፍበት ስፍራ አለውና። ነጐድጓዱና መብረቁም የማይነጣጠሉ ናቸው፥ አንድ ባይሆኑም ባይነጣጠሉም፥ ሁለቱም በመንፈስ አብረው ይሄዳሉ፥ አይለያዩም።
15. መብረቁ ሲበራ ነጐድጓዱም ድምፁን ያሰማልና፥ መንፈሱም በመብረቅ ጊዜ ዕረፍትን ያደርጋል፥ በመካከላቸውም እኩል ይካፈላል። የዕንቆቻቸው መዝገብ እንደ አሸዋ ነውና፥ እያንዳንዳቸውም እንደሚበጨጨቁ በመንፈሱ ኃይል ወደ ኋላ ይመለሳሉ፥ እንደ ብዙ የምድር ክፍሎችም ወደፊት ይገፋሉ።

16. የባሕሩም መንፈስ ተባዕት ነው ኃይለኛም ነው እንደ ኃይሉም ኃይል በጉልበት ወደ ኋላ ይጎትተውታል እንዲሁም ወደ ፊት ተነድቶ በምድር ተራሮች ሁሉ መካከል ተበተነ ።
17.የበረዶውም መንፈስ የራሱ መልአክ ነው፥ የበረዶውም መንፈስ መልካም መልአክ ነው።
18፡- የበረዶውም መንፈስ ከጉልበቱ የተነሣ ቤቱን ትቶአል፤ ልዩ መንፈስ አለባት፥ ከእርሱም የሚወጣው እንደ ጢስ ነው፤ ስሙም አመዳይ ነው።
19. የጭጋጋም መንፈስ በጓዳዎቻቸው ውስጥ ከእነርሱ ጋር አንድ አይደለም፥ ነገር ግን ልዩ እልፍኝ አለው፤ መንገዱ በብርሃንና በጨለማ በክረምትም በበጋም የከበረ ነውና በጓዳውም ውስጥ መልአክ አለ ።
20. የጤዛም መንፈስ በሰማይ ዳርቻ ይኖራል፥ ከዝናብም ቤት ጋር የተያያዘ ነው፥ አካሄዱም በክረምትና በጋ ነው፤ ደመናዎቹና የጭጋግ ደመናዎች ተያይዘዋል ። አንዱ ለሌላው ይሰጣል .
21. የዝናብም መንፈስ ከእልፍኙ በወጣ ጊዜ መላእክት መጥተው እልፍኙን ከፍተው ወሰዱት፥ በምድርም ሁሉ ላይ በተበተነ ጊዜ በምድር ላይ ካለው ውኃ ጋር ይቀላቀላል ። እና በማንኛውም ጊዜ በምድር ላይ ካለው ውሃ ጋር ሲዋሃድ . . .
22. ውኃ በምድር ላይ ለሚኖሩ ነውና ; በሰማይ ካለው ከልዑል ዘንድ ለምድር መኖ ናቸውና ስለዚህ ለዝናብ መላኪያ አለው መላእክቱም ያዙት ።
23.ይህንም ወደ ጻድቃን ገነት አየሁ ።
24. ከእኔም ጋር የነበረው የሰላም መልአክ እንዲህ አለኝ ፡ — እነዚህ ሁለቱ ጭራቆች ለእግዚአብሔር ታላቅነት ተዘጋጅተው ይመገባሉ ። . .

ምዕራፍ 61

1. በዚያም ወራት ለእነዚያ መላእክት ስንት ገመድ እንደ ተሰጣቸው አየሁ፥ ክንፍ ይዘውም በረሩ፥ ወደ ሰሜንም ሄዱ ።
2. መልአኩምን ። እነዚያ መላእክት እነዚህን ገመዶች ወስደው የሄዱት ስለ ምንድር ነው? እርሱም፡ —ለመለካት ሄደዋል ፡ አለኝ ።
3፡- ከእኔም ጋር የሄደው መልአክ እንዲህ አለኝ ፡ — እነዚህ ለዘላለም በመናፍስት ጌታ ስም ይጸኑ ዘንድ የጻድቃንን መስፈሪያ የጻድቃንንም ገመድ ወደ ጻድቃን ያመጡላቸዋል ። .
4. የተመረጡት ከተመረጡት ጋር መኖር ይጀምራሉ, እናም እነዚህ ለእምነት የሚሰጡ መለኪያዎች ናቸው, እና ምጽድቅን ያጠናክራሉ .
5. እነዚህም መለኪያዎች የምድርን ጥልቅ ምሥጢር ሁሉ፥ በምድረ በዳም ያጠፉትን፥ አራዊትም የበሉትን፥ የባሕር ዓሣዎች የበሉትን፥ ተመልሰው ራሳቸው እንዲቆዩ ፤ በተመረጠው ቀን ። በመናፍስት ጌታ ፊት ማንም አይጠፋም እና ማንም ሊፈርስ አይችልም.
6. በላይ በሰማይም የሚኖሩ ሁሉ ትእዛዝንና ኃይልን አንድ ድምፅም አንድም እሳት የሚመስል ብርሃን ተቀበሉ ።
7. ያንንም በመጀመሪያ ቃላቸው ባረኩት፥ በጥበብም አመሰገኑት፥ በንግግርና በሕይወትም መንፈስ ጥበበኞች ነበሩ ።
8.የመናፍስትም ጌታ የተመረጠውን በክብር ዙፋን ላይ አኖረው። የቅዱሳኑንም ሥራ ሁሉ በላይ በሰማይ ይፈርዳል፥ ሥራቸውም በሚዛን ይመዘናል፤
9. ፊቱንም በነሣ ጊዜ፥ በስውር መንገዳቸው እንደ መናፍስት ጌታ ስም ቃል፥ መንገዳቸውንም እንደ መናፍስት ጌታ የጽድቅ ፍርድ መንገድ ይፈርድ ዘንድ፥ በዚያን ጊዜ ሁሉ በአንድ ድምፅ ተናገሩና ባርክ፥ የመናፍስትንም ጌታ ስም አመስግኑ፥ አወድሱም፥ ቀድሱም።
10. የሰማይንም ሠራዊት ሁሉ፥ በላይ ያሉትንም ቅዱሳን ሁሉ፥ የእግዚአብሔርንም ሠራዊት ኪሩቤልን፥ ሱራፌንን እና ኦፋኒንን፥ የኀይል መላእክትንም ሁሉ፥ የመኳንንትም መላእክት፥ የተመረጡትንም ሁሉ ይጠራል ። አንድ, እና ሌሎች በምድር ላይ እና በውሃ ላይ ያሉ ኃይሎች .
11. በዚያም ቀን አንድ ድምፅ ያነሣሉ፥ ይባርካሉ፥ ያከብራሉ፥ በእምነትም መንፈስ፥ በጥበብም መንፈስ፥ በትዕግሥትም መንፈስ፥ በምሕረትም መንፈስ፥ በፍርድ መንፈስም ከፍ ከፍ ያደርጋሉ ። ሰላም እና በበጎነት መንፈስ, እና ሁሉም በአንድ ድምጽ ይላሉ : "እሱ የተባረከ ነው, እና የመናፍስት ጌታ ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን ."
12.በሰማያት የማያንቀላፉ ሁሉ ይባርካሉ፡ በሰማያት ያሉ ቅዱሳን ሁሉ፡ በሕይወትም
ገነት፡ የሚኖሩ፡ ምርጦች፡ ኹሉ፡ መባረክና ማመስገን፡ የሚችል፡ የብርሃን፡ መንፈስ፡ ኹሉ፡ ይባርካሉ ። የተባረከ ስምህን ከፍ ከፍ አድርግና አክብር ሥጋ ለባሽም ሁሉ ያለ ልክ ስምህን ለዘላለም ያከብራል ይባርክማል ።
13.የመናፍስት ጌታ ምሕረት ታላቅ ነውና፥ እርሱም ታጋሽ ነው፥ ሥራውንም ሁሉ የፈጠረውንም ሁሉ ለጻድቃንና ለተመረጡት ገልጦአልና፥ በመንፈስ ጌታ ስም።

ምዕራፍ 62

1፡- እግዚአብሔርም ነገሥታቱንና ኃያላኑን ልዑሉንም በምድርም ላይ የሚኖሩትን ፡ — የተመረጠውን ታውቁ ዘንድ ከቻላችሁ ዓይኖቻችሁን ክፈቱ፥ ቀንዳችሁንም አንሡ ብሎ አዘዛቸው።
2.የመናፍስትም ጌታ በክብሩ ዙፋን ላይ አስቀመጠው የጽድቅም መንፈስ በእርሱ ላይ ፈሰሰ የአፉም ቃል ኃጢአተኞችን ሁሉ ገደለ፥ ዓመፀኞችም ሁሉ ከፊቱ ተደፉ ።
3. በዚያም ቀን ነገሥታትና ኃያላን ሁሉ ከፍ ያሉም ምድርንም የሚይዙ ይነሣሉ በክብሩም ዙፋን ላይ እንዴት እንደ ተቀመጠ አይተውም ያውቁታል፥ በፊቱም ጽድቅ ይፈረድባቸዋል ። በፊቱም የውሸት ቃል አልተነገረም።
4. በዚያን ጊዜ ምጥ እንደያዘች ሴት ምጥ ያገኛቸዋል፥ በምትወልድም ጊዜ ታምማለች፥ ልጅዋም ወደ ማኅፀን አፍ በገባ ጊዜ፥ በምትወልድም ጊዜ ታምማለች ።
5. ከእነርሱም እኵሌቱ ሁለተኛውን ያያሉ፥ ደነገጡም፥ ፊታቸውም ወድቀዋል፥ የሰው ልጅም በክብሩ ዙፋን ላይ ተቀምጦ ባዩ ጊዜ ምጥ ያዛቸው።
6. ነገሥታትና ኃያላን ምድርንም የሚገዙ ሁሉ ይባርካሉ ያከብራሉም፥ ሁሉን የሚገዛውንና የተሰወረውንም ያከብራሉ ።
7. የሰው ልጅ ከመጀመሪያ ተሰውሮ ነበርና፥ ልዑልም በኃይሉ ፊት ጠብቀው፥ ለተመረጡትም ገለጠው።

8. የተመረጡና የቅዱሳን ማኅበር ይዘራሉ፥ የተመረጡትም ሁሉ በዚያ ቀን በፊቱ ይቆማሉ።
9. ነገሥታትም ሁሉ ኃያላኑም ከፍ ያሉም በምድርም ላይ የሚገዙት በፊቱ ተደፉ በግምባራቸውም ይሰግዳሉ ያንንም ልጅ ተስፋ ያደርጋሉ፥ ይለምኑታል ከእጁም ምሕረትን ይለምናሉ። .
10. ነገር ግን የመናፍስት ጌታ ከፊቱ ፈጥነው እንዲወጡ፥ ፊታቸውም እፍረት እስኪሞላ ድረስ፥ ጨለማም በፊታቸው ላይ ጠልቆ እስኪያያቸው ድረስ ይጨነቃቸዋል።
11. ልጆቹንና የተመረጡትንም ስለ ጨቁኑ ይበቀልባቸው ዘንድ ለመላእክት ለቅጣት አሳልፎ ይሰጣል።
12. ለጻድቃንና ለምርጦቹም መገለጫ ይሆናሉ የመናፍስት ጌታ ቍጣ በላያቸው ስላረፈ ሰይፉም በደማቸው ሰክሯልና ደስ ይላቸዋል።
13. ጻድቃንም የተመረጡትም በዚያ ቀን ይድናሉ፥ ከዚያም ወዲያ የኃጢአተኞችንና የዓመፀኞችን ፊት ከቶ አያዩም።
14.የመናፍስትም ጌታ በላያቸው ላይ ያድራል፥ ከዚያም የሰው ልጅ ጋር ይበላሉ ይተኛሉምም ለዘላለምም ይነሣሉ።
15. ጻድቃንና የተመረጡም ከምድር ተነሥተዋል፥ ፊታቸውም የተዋረደ መሆንን አቆሙ። የክብር ልብስም ለብሰዋል።
16. እነዚህም ከመናፍስት ጌታ የሕይወት ልብስ ይሆናሉ ልብሶቻችሁም አያረጁም ክብራችሁም በመንፈስ ጌታ ፊት አያልፍም።

ምዕራፍ 63

1. በዚያም ወራት ኃያላንና ምድርን የሚገዙ ነገሥታት ወድቀው በመናፍስት ጌታ ፊት ወድቀው እንዲሰግዱ ከተቀበሉት መላእክቱ ጥቂት ዕረፍት እንዲሰጣቸው ይለምኑታል። በፊቱ ኃጢአቶች.
2. የመንፈስ ጌታን ይባርካሉ ያከብራሉም እንዲህም ይላሉ፡ -የመንፈስ ጌታ የነገሥታት ጌታ የኃያላንና የባለጠጎች ጌታ የክብር ጌታ የጌታም ጌታ ይባረክ። ጥበብ፣
3. በሚስጥርም ነገር ሁሉ ላይ ኃይልህ ከትውልድ እስከ ትውልድ ክብርህ ነው፥ ክብርህም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ነው፤ ምሥጢርህ ሁሉ ጥልቅና ስፍር ቁጥር የለውም፥ ጽድቅህም ከቁጥር በላይ ነው።
4. እናከብር ዘንድ፥ የነገሥታትንም ጌታ እና በነገሥታት ሁሉ ላይ ንጉሥ የሆነውን እግዚአብሔርን እንድንባርክ አሁን ተምረናል።
5. እነርሱም፡ -ለማክበርና ለማመስገን ዕረፍት ባገኘን ከክብሩም ፊት እምነታችንን ብንንናዘዝ ምነው!
6. አሁንም ጥቂት ዕረፍትን እንናፍቃለን አናገኘውም፤ አጥብቀን እንከተላለን አናገኘውም፤ ብርሃንም ከፊታችን ጠፋ፥ ጨለማም ለዘላለም ማደሪያችን ነው።
7. በፊቱ አላመንንምና፥ የመናፍስትን ጌታ ስም አላከበርንምና ጌታችንንም አላከበርንም፤ ነገር ግን ተስፋችን በመንግሥታችን በትር፥ በክብርም ነበረ።
8. በመከራችንና በመከራችን ቀን አያድነንም፤ ለመናዘዝም ምንም ጊዜ አናገኝም፤ ጌታችን በሥራው ሁሉ በፍርዱም በጽድቅም እውነተኛ እንደሆነ፥ ፍርዱም ለሰው ፊት አያደላምና። .
9. ከፊቱም ስለ ሥራችን አልፈናል ኃጢአታችንም ሁሉ በጽድቅ ተቈጠረ።
10፡- አሁንም ለራሳቸው፡ — ነፍሳችን በኃጢአት ትርፍ ሞልታለች፥ ነገር ግን ከመካከልዋ ወደ ሲኦል ሸክም እንዳንወርድ አይከለክለንም፡ ይላሉ።
11.ከዚያም በኋላ ፊታቸው በጨለማ ይሞላል፥ በዚያም ልጅ ፊት እፍረት ይሆናል፥ ከፊቱም ይሰደዳሉ፥ ሰይፍም በመካከላቸው በፊቱ ይቀመጣል።
12፡- የመናፍስት ጌታ፡ —ለኃያላኑና ለነገሥታት ለታላላቁትም በመንፈስም ጌታ ፊት ምድርን ስለሚወርሱ ሥርዐቱና ፍርድ ይህ ነው።

ምዕራፍ 64

1.ሌሎች ቅርጾችም በዚያ ቦታ ተደብቀው አየሁ።
2. የመልአኩን ድምፅ ሰማሁ፡ — ወደ ምድር የወረዱ መላእክት በሰው ልጆች ላይ የተሰወረውን የገለጡ የሰውንም ልጆች ኃጢአትን እንዲያደርጉ አሳሳቱ።

ምዕራፍ 65

1. በዚያም ወራት ኖኅ ምድር ወድቃ ጥፋትዋም እንደቀረበ አየ።
2.ከዚያም ተነሥቶ ወደ ምድር ዳርቻ ሄደ ወደ አያቱ ሄኖክም በታላቅ ድምፅ ጮኸው ኖኅም በምሬት ቃል ሦስት ጊዜ፡ — ስሙኝ፡ ስሙኝ፡ ስሙኝ፡ አለ።
3፡- እኔም፡ — በምድር ላይ የሚወድቀው ምንድር ነው?ንገረኝ?
4. በታላቅም ጩኸት በምድር ላይ ሆነ፥ ድምፅም ከሰማይ ተሰማ፥ በግምባሬም ተደፋሁ።
5. አያቴ ሄኖክም መጥቶ በአጠገቤ ቆመ፥ እንዲህም አለኝ፡ -በመራራ ልቅሶና ልቅሶ ለምን ጮኸኝ?
6. እናም በምድር ላይ ስለሚኖሩት የመላእክትን ምስጢር ሁሉ እና የሰይጣንን ግፍ እና ኃይሎቻቸውን ሁሉ ስለተማሩ ጥፋታቸው ተፈፀመ የሚል ትእዛዝ ከጌታ ፊት ወጣ። -እጅግ ሚስጢሮች ያሉት፥ አስማተኞችም ኃይል ሁሉ፥ አስማተኞችም ኃይል፥ ቀልጠው የተሠሩትን ምስሎች ለምድር ሁሉ የሚሠሩትንም ኃይል።
7. ብር ከምድር አፈር እንዴት እንደሚመረት እና ለስላሳ ብረት ከምድር ውስጥ እንዴት እንደሚፈጠር.
8. እርሳስና ቆርቆሮ እንደ መጀመሪያው ከምድር አልተፈጠሩም፥ የሚያመነጫቸውም ምንጭ ነው መልአክም ይቆማል፥ ያ መልአክም ታላቅ ነው።
9. እና ከዚያ በኋላ አያቴ ሄኖክ በእጄ ያዘኝና አስነሳኝ እና እንዲህ አለኝ፡ -ሂድ፣ ስለዚህ በምድር ላይ ስላለው ግርግር የመናፍስትን ጌታ ጠየቅሁና።
10፡- እርሱም፡ — ከዓመፃቸው የተነሣ ፍርዳቸው ተወስኖአል፥ ከእኔም ዘንድ ለዘላለም አይከለከልም፤ ከመረመሩትና ከተማሩት ድግምት የተነሣ ምድርና በእርስዋ የሚኖሩ ይኖራሉ። መጥፋት"
11. እነዚህም የተሰወረውን ስላሳዩአቸው የተፈረደባቸውም ናቸውና ለዘላለም የንስሐ ስፍራ የላቸውም፤ አንተ ግን ልጄ የመናፍስት ጌታ አንተ ንጹሕና ኃጢአት የሌለብህ እንደ ሆንህ ያውቃል። ምስጢራትን በተመለከተ ከዚህ ነቀፋ.
12. ስምህንም በቅዱሳን መካከል አድርጎ ሾሞታል፥ በምድርም ከሚኖሩት መካከል

ይጠብቅሃል፥ የጽድቅም ዘርህን ለንጉሥና ለታላቅ ክብር ሾሞታል፥ ከዘርህም የውኃ ምንጭ ይወጣል። ጻድቅና ቅዱስ ለዘላለም ቍጥር የለውም።

ምዕራፍ 66

1. ከዚህም በኋላ በምድር ላይ በሚኖሩትና በሚኖሩት ሁሉ ላይ ፍርድንና ጥፋትን ለማምጣት ለመምጣት የተዘጋጁትን የቅጣት መላእክት አሳየኝ እና በምድር ላይ ያለውን የውሃውን ኃይል ሁሉ ፈታ።
2. የመናፍስትም ጌታ የሚወጡትን መላእክት ውኃ እንዳያስነሣቸው ነገር ግን እንዳይከለክሏቸው አዘዘ። እነዚያ መላእክት በውኃ ኃይላት ላይ ነበሩና።
3. ከሄኖክም ፊት ሄድሁ።

ምዕራፍ 67

1፡- በዚያም ወራት የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ መጣ፥ እንዲህም አለኝ፡ —ኖኅ ሆይ፥ ዕጣህ ያለ ነቀፋ እጅግ ብዙ ፍቅርና ቅንነት በፊቴ ወጣ።
2. አሁንም መላእክቱ ከእንጨት የተሠራ ሕንፃ ይሠራሉ፥ ሥራውንም ከፈጸሙ በኋላ እጄን በላዩ ላይ አኖራለሁ፥ እጠብቀዋለሁም፥ ከእርሱም የሕይወት ዘር ይወጣል፥ መለወጥም ይመጣል። ምድር ያለ ነዋሪ አትቆይም።
3. ዘርህንም ለዘላለም በፊቴ አጸናለሁ ከአንተም ጋር የሚኖሩትን እዘረጋለሁ፤ በምድርም ላይ ፍሬ የለውም፥ በምድርም ላይ ትባረካለች፥ በምድርም ላይ ትበዛለች። የጌታ ስም.
4. እነዚያንም ዓመፃ የፈጸሙትን መላእክት በወርቅና በብር በብረትም በብረትና በቆርቆሮ ተራራዎች መካከል አያቴ ሄኖክ በፊት በምዕራብ ያሳየኝ በሚነድድ ሸለቆ ውስጥ ያስራል።
5. በዚያም ሸለቆ ውስጥ ታላቅ መናወጥና የውኃ መናወጥ የነበረበትን አየሁ።
6. ይህ ሁሉ በሆነ ጊዜ በዚያ ስፍራ ካለው እሳታማ ብረትና ድንጋጤ የሰልፈር ሽታ ወጣ፥ ከውኖችም ጋር ተያያዘ፥ የሰውን ልጅ ያሳቱ የመላእክት ሸለቆ። ከምድር በታች ተቃጥሏል.
7. በሸለቆዎቹም መካከል የእሳት ጅረቶች ያልፋሉ፤ በምድር ላይ የሚኖሩትን ያሳቱ መላእክት ይቀጣሉ።
8. ነገር ግን በዚያ ወራት እነዚያ ውኃዎች ለነገሥታትና ለኃያላን ለታላቆችም በምድርም ላይ ለሚኖሩ ሥጋን ለመፈወስ ለመንፈስ ቅጣት ግን ያገለግላሉ። አሁን በሥጋቸው እንዲቀጡ መንፈሳቸው በፍትወት ተሞልታለች፤ የመናፍስትን ጌታ ክደዋልና ቅጣታቸውንም ዕለት ዕለት አይተዋልና፥ ነገር ግን በስሙ አያምኑም።
9. የሥጋቸውም መቃጠል በበረታ መጠን በመንፈሳቸው ውስጥ ለዘለዓለምና ለዘለዓለም ተመሳሳይ ለውጥ ይመጣል። በመናፍስት ጌታ ፊት ከንቱ ቃል የሚናገር የለምና።
10. በሥጋቸው ምኞት አምነው የጌታን መንፈስ ስለካዱ ፍርዱ በእነርሱ ላይ ይመጣልና።
11. በዚያም ወራት እነዚያ ውኃዎች ይለወጣሉ; እነዚያ መላእክት በእነዚህ ውኃዎች ውስጥ በተቀጡ ጊዜ እነዚህ የውኃ ምንጮች የሙቀት መጠንን ይለውጣሉ, መላእክትም በወጡ ጊዜ, ይህ የምንጭውኃ ይለወጣል ,ቀዝቃዛም ይሆናል.
12. ሚካኤልም መልሶ። ይህ በመላእክት የተፈረደበት ፍርድ ምድርን ለሚወርሱ ነገሥታትና ኃያላን ምስክር ነው ሲል ሰማሁ።
13. ምክንያቱም እነዚህ የፍርድ ውኃዎች የነገሥታትን አካልና የሥጋቸውን ምኞት ይፈውሳሉ; ስለዚህ አያዩም እናም እነዚያ ውሃዎች እንደሚቀየሩ እና ለዘላለም የሚነድ እሳት ይሆናሉ ብለው አያምኑም።

ምዕራፍ 68

1. ከዚህም በኋላ አያቴ ሄኖክ በተሰጠው መጽሐፍ ውስጥ ያለውን ምሥጢር ሁሉ በምሳሌዎች ውስጥ አስተማረኝ፥ በመጽሐፈ ምሳሌም ቃል ውስጥ አኖረኝ።
2፡- በዚያም ቀን ሚካኤል ለሩፋኤል መለሰ እንዲህም አለ፡ —የመንፈስ ኀይል ስለ ምሥጢር ፍርድና ስለ መላእክት ፍርድ ብርቱነት ያደርገኛል አስደነግጥም፤ ተገድለዋል በፊቱስ ይቀልጣሉ?
3፡- ሚካኤልም ዳግመኛ መልሶ ሩፋኤልን እንዲህ አለው፡ — ስለዚህ ካወጡአቸው የተነሣ በዚህ በእነርሱ ላይ በመጣው የፍርድ ቃል ልቡ ያልሰለሰለው ማን ነው??
4.እንዲህም ሆነ በመናፍስት ጌታ ፊት በቆመ ጊዜ ሚካኤል ሩፋኤልን እንዲህ አለው፡ -ከጌታ ዓይን በታች አልካፈልም; የመናፍስት ጌታ ተቆጥቶባቸዋል ምክንያቱም እነርሱ ጌታ እንደሆኑ አድርገው። ስለዚህ የተሰወረው ሁሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም በእነርሱ ላይ ይደርሳል; መልአክም ሆነ ሰው በእርስዋ ዘንድ ዕድል ፈንታ የላቸውምና፥ ዳሩ ግን እነርሱ ብቻ ከዘላለም እስከ ዘላለም ፍርዳቸውን ተቀብለዋል።

ምዕራፍ 69

1. ከዚህም ፍርድ በኋላ በምድር ለሚኖሩት ይህን ስላሳዩ ያስደነግጣሉ ያሸብሩአቸውማል።
2.እነሆም የእነዚያ መላእክቶች ስም ስማቸውም ይህ ነው፡ የመጀመሪያው ሰምጃዛ፣ ሁለተኛው አርጤቅ፣ ሦስተኛው አርሜን፣ አራተኛው ኮካቤል፣ አምስተኛው ቱርኤል፣ ስድስተኛው ሩምጃል፣ ሰባተኛው ዳንጃል፣ ስምንተኛው ንቃኢል ናቸው። ,ዘጠነኛው ባራቄል ፣ አሥረኛው አዜል ፣ አሥራ አንደኛው አርማሮስ ፣ አሥራ ሁለተኛው ባታርጃል ፣ አሥራ ሦስተኛው ቡሳስጃል ፣ አሥራ አራተኛው ሀናንኤል ፣ አሥራ አምስተኛው ቱርኤል ፣ እና አሥራ ስድስተኛው ሴማፔስኤል ፣ አሥራ ሰባተኛው አሥራ አራተኛው አሥራ ሰባተኛው ፣ ሀያኛው ሩምኤል ፣ ሃያ አንደኛው አዝዝኤል.
3. እነዚህም የመላእክቶቻቸው አለቆች ስሞቻቸውም፥ የመቶ አለቆቻቸውም ከአምሳዎቹም ከአሥርም በላይ አለቆች ናቸው።
4. የፊተኛው የይቆን ስም፡ ይኸውም የእግዚአብሔርን ልጆች ሁሉ ያሳት ወደ ምድርም ያወረደው በሰውም ሴቶች ልጆች መካከል ያሳታቸው ነው።
5. የሁለተኛይቱም ስም አስቤኤል ነበረ፤ ለቅዱሳን የእግዚአብሔር ልጆች ክፉ ምክርን ሰጣቸው፥ አሳታቸውም፥ ሰውነታቸውንም ከሰው ሴቶች ልጆች ጋር አረከሱ።
6. ሦስተኛውም ስሙ ገብረኤል ተባለ፤ እርሱም የሰውን ልጆች የሞትን መቅሠፍት ሁሉ ያሳየ፥

ሔዋንንም አሳታት፥ የሞትንም መሣሪያ ለሰው ልጆች ጋሻውንና የጦር ቀሚስ አሳያቸው። ሰይፍ ለጦርነት፥ የሞትም ጦር ሁሉ ለሰውልጆች።

7. ከእጁም ጀምረው በምድር በሚኖሩት ላይ ከዚያ ቀን ጀምሮ እስከ ዘላለም ተነሡ።

8. አራተኛውም ጴንጤሙ ይባላል፡ የሰው ልጆች መራራውንና ጣፋጩን ያስተምራቸው ነበር የጥበባቸውንም ምሥጢር ሁሉ ያስተማራቸው።

9. በቀለምና በወረቀትም የሰውን ልጅ ጽሕፈት አስተማረ፥ በዚህም ብዙዎች ከዘላለም እስከ ዘላለም እስከ ዛሬ ድረስ ኃጢአትን ሠሩ።

10. ሰዎች የተፈጠሩት ለእንዲህ ዓይነቱ ዓላማ አይደለምና፥ በእምነታቸውም በብእርና በቀለም ያረጋግጡ ዘንድ ነው።

11. ሰዎች በንጽሕና ይጸድቁ ዘንድ እንደ መላእክት በትክክል ተፈጥረዋልና፥ ሁሉንም ነገር የሚያጠፋው ሞት ሊይዛቸው ባልቻለም ነበር፥ ነገር ግን በዚህ እውቀታቸው በዚህ ኀይል ይጠፋሉና። እየበላኝ ነው።

12. አምስተኛውም ስሙ ቃስዴጃ ተባለ ይህ እርሱ ለሰው ልጆች ክፉውን የመናፍስትንና የአጋንንትን፥ በማኅፀንም ያለውን የፅንሱን መምታ የነፍስንም መምታት ያሳየ ይህ ነው። የእባቡ ንክሻ፥ በቀትር ሙቀትም በኩል የሚደርሰውን ግርፋት ታብዕይት የተባለው የእባቡ ልጅ።

13.ይህም የካስቤኤል ሥራ ነው፣ የመሐላው አለቃ ለቅዱሳን በክብር በተቀመጠ ጊዜ፣ ስሙም ቢቃ ይባላል።

14. በስውር ያለውን ሁሉ ለሰውልጆች የገለጠው ከዚያ ስምና መሐላ በፊት ይንቀጠቀጡ ዘንድ ይህ መልአክ የተደበቀውን ስም ያሳየው በመሐላ ይጠራው ዘንድ ሚካኤልን ለመነው።

15. ኃያልና ብርቱ ነውና የዚህ መሐላ ኃይል ይህ ነው፥ ይህንም መሐላ በሚካኤል እጅ አኖረው።

16. የዚህም መሐላ ምስጢሮች እነዚህ ናቸው። . . በመሐላውም ብርቱዎች ናቸው፡ - ሰማዩም ዓለም ሳይፈጠር በፊትና ለዘላለም ጸንቶ ነበር።

17. በእርሱም ምድር በውኃ ላይ ተመሠረተች፥ ከተራሮችም ምሥጢር የሚያምሩ ውኃዎች ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ እስከ ዘለዓለም ድረስ ይወጣሉ።

18. በዚያም መሐላ ባሕር ተፈጠረ፥ በቍጣውም ጊዜ አሸዋውን እንደ መሠረት አደረገለት፥ ዓለምም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ ሊያልፍ አልደፈረም።

19. በዚያም መሐላ ጥልቆች ጸንተዋል፥ ጸንተውም ይኖራሉ ከስፍራቸውም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ አትነሣሡ።

20. በዚያም መሐላ ፀሐይና ጨረቃ አካሄዳቸውን ፈጸሙ፤ ከሥርዓታቸውም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ አትቅበዘበዙ።

21.በዚያም መሐላ ከዋክብት ሩጫቸውን ፈጸሙ፥ በስማቸውም ጠራቸው፥ ከዘላለምም እስከ ዘላለም ድረስ መለሱለት።

22.እንዲሁም የውኃ መናፍስት፣ እና ነፋሶች፣ እና ሁሉም ዚፊር፣ እና መንገዳቸው ከነፋስ አከባቢዎች ሁሉ።

23. የነጐድጓዱና የመብረቁ ብርሃን ድምፅ ተጠበቁ፥ የበረዶውም ጓዳዎች፥ የበረዶው ክፍል፥ የጉም ቤት፥ የዝናብና የጤዛ ቤት ተጠበቁ። .

24. እነዚህም ሁሉ አምነው በመንፈሶች ጌታ ፊት ያመሰግኑታል፥ በኃይላቸውም ያከብሩታል፥ ምግባቸውም በምስጋና ሁሉ ነው፡ ያመሰግኑታል ያከብራሉም የመናፍስትን ጌታ ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም ያወድሳሉ። .

25. ይህ መሐላ በእነርሱ ላይ ታላቅ ነው፥ በእርሱም ይጠበቃሉ መንገዳቸውም የተጠበቀ ነው፥ መንገዳቸውም አይጠፋም።

26. ታላቅም ደስታ በመካከላቸው ሆነ፥ የሰው ልጅም ስም ስለ ተገለጠላቸው ባረኩ አከበሩም አከበሩም።

27. በክብሩም ዙፋን ተቀመጠ፥ የፍርድ ድምርም ለሰው ልጅ ተሰጠው፥ ኃጢአተኞችንም አሳልፎ ከምድር ፊት እንዲጠፋ፥ የመራንም መሪዎቹን አጠፋ። ዓለም ተሳሳተ።

28. በሰንሰለት ይታሰራሉ፥ በፍርደታቸውም ውስጥ ይታሰራሉ፥ ሥራቸውም ሁሉ ከምድር ፊት ይጠፋል።

29. ከአሁንም ጀምሮ የሚበላሽ ከቶ የለም; ያ የሰውልጅ ታይቷልና በክብሩም ዙፋን ተቀምጧል ክፋትም ሁሉ በፊቱ ያልፋል የሰው ልጅም ቃል ወጥቶ በመናፍስት ጌታ ፊት ይበረታል።

ምዕራፍ 70

1. እናም እንዲህ ሆነ ከዚህ በኋላ ስሙ በህይወት ዘመኑ ለዚያ የሰው ልጅ እና በምድር ላይ ከሚኖሩት መካከል ወደ መናፍስት ጌታ ከፍ ከፍ አለ።

2. በመንፈስም ሰረገሎች ላይ ከፍ ከፍ ብሎ ተነሣ፥ ስሙም በመካከላቸው ጠፋ።

3.ከዚያም ቀን ጀምሮ ወደ ፊት በመካከላቸው አልተቈጠርሁም፤ በሁለቱ ነፋሳት መካከል በሰሜንና በምዕራብ መካከል አቆመኝ፤ መላእክትም የተመረጡትና የጻድቃን ስፍራ ይለኩልኝ ዘንድ ገመዱን ያዙ።

4. እዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣቦታትና ጻድቃን ከም ዝኹነ ገይሩ ኺርእይዎ እዮም።

ምዕራፍ 71

1. ከዚህም በኋላ መንፈሴ ተመለሰች ወደ ሰማይም ዐረገች ቅዱሳንንም የእግዚአብሔርን ልጆች አየሁ። በእሳት ነበልባል ላይ እየረገጡ ነበር፤ ልብሳቸውና ልብሳቸው ነጭ ነበረ፥ ፊታቸውም እንደ በረዶ በራ።

2. ሁለትም የእሳት ጅረቶች አየሁ፥ የእሳቱም ብርሃን እንደ ጅብ በራ፥ በመናፍስትም ጌታ ፊት በግምባሬ ተደፋሁ።

3. ከመላእክት አለቆች አንዱ መልአኩ ሚካኤል በቀኜ ያዘኝ አነሣኝም ወደ ምሥጢርም ሁሉ መራኝ የጽድቅንም ምሥጢር ሁሉ አሳየኝ።

4፡- የሰማይንም ዳርቻ ምሥጢር ሁሉ፥ የከዋክብትንም ሁሉ ጓዳዎች፥ ብርሃንም ሁሉ የሚያሳዩ በቅዱሳን ፊት የሚወጡበትን አሳየኝ።

5. መንፈሴንም ወደ ሰማያት መለሰው፥ በዚያም በብርሌቶች የተሠራ ሕንጻ በሚመስል ሕንጻም መካከል በሕያው እሳት ልሳኖች መካከል አየሁ።

6፡- መንፈሴም የእሳቱን ቤት የታጠቀውን መታጠቂያ አየ፥ በአራቱም ወገን የሕይወት እሳት የሞሉ ወንዞች ነበሩ፥ ያን ቤትም አስታጠቁ።

7. በዙሪያውም ሱራፌን፣ ኪሩቢክ፣ ኦፋኒን ነበሩ፤ እነዚህም የማያንቀላፉ የክብሩንም ዙፋን የሚጠብቁ ናቸው።

8. መቁጠር የማይችሉትን መላእክት ሺህ ጊዜ እልፍ ጊዜ አሥር ሺህ ያን ቤት ከበው አየሁ። ሚካኤል፣ ሩፋኤል፣ ገብርኤል፣ ፋኑኤል፣

ከሰማያት በላይ ያሉ ቅዱሳን መላእክትም ገብተው ውጡ።

9.ከዚያም ቤት ሚካኤልና ገብርኤል ሩፋኤልና ፋኑኤል ቍጥር የሌላቸውም ብዙ ቅዱሳን መላእክት ወጡ።

10. ከእነርሱም ጋር የዕለታት ራስ፥ ራሱንም እንደ ነጭ የበግ ጠጕር ነጭ፥ ልብሱም ሊገለጽ የማይችል ነው።

11. በግንባሬ ተደፋሁ፥ ሰውነቴም ሁሉ ዘና አለ፥ መንፈሴም ተለወጠች። በታላቅ ድምፅም አለቀስኩ። . .በኃይል መንፈስ፣ እና ተባርኮ፣ ተከበረ፣ ከፍ ከፍምአለ።

12. ከአፌም የሚወጡት እነዚህ በረከቶች በዚያ ዘመን ራስ ፊት ደስ አላቸው።

13. የዘመናት አለቃውም ከሚካኤልና ከገብርኤል ከሩፋኤልም ከፋኑኤልም ጋር አእላፋትና እልፍ አእላፋት መላእክት ጋር መጣ።

14. ወደ እኔም መጥቶ በድምፁ ሰላምታ ሰጠኝ፥ እንዲህም አለኝ፡ — ይህ ለጽድቅ የተወለደ የሰው ልጅ ነው። ጽድቅም በእርሱ ላይ ጸንቶ ይኖራል፤ የቀናቶችምራስ ጽድቅ አይተወውም።

15. እርሱም እንዲህ አለኝ፡ — በሚመጣው ዓለም ስም ሰላምን ያውጅልሃል። ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ሰላም ወጥቶአልና፥ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ እንዲሁ ይሆንልሃል።

16. ጽድቅም ከቶ አይተወውምና ሁሉም በመንገዱ ይሄዳሉ፥ በእርሱም ዘንድ ማደሪያቸው፥ ርስታቸውም ከእርሱ ጋር ይሆናል፥ ለዘላለምም እስከ ዘላለምምከእርሱ አይለዩም።

17. ስለዚህም ከዚያ የሰው ልጅ ጋር ረጅም ዘመን ይሆናል፥ ለጻድቃንም ሰላምና ቅን መንገድ ይሆንላቸዋል፥ በመንፈስ ጌታ ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም።

ምዕራፍ 72

1. የሰማይ ሊቃውንት ሥርዓት መጽሐፍ፣ የእያንዳንዱም ዝምድና እንደየ ክፍላቸው፣ እንደ ግዛታቸውና እንደ ዘመናቸው፣ እንደ ስማቸውና እንደ መገኛ ቦታቸው፣ እንደ ወርታቸውም ዑራኤል ቅዱስ። ከእኔ ጋር የነበረው፣ መሪያቸው የሆነው መልአክ አሳየኝ; ህጎቻቸውንም ሁሉ ልክ እንደነበሩ አሳየኝ፣ እና ከአለም እና እስከ ዘላለማዊ አመታትን በተመለከተ፣ እስከ ዘለአለም የሚቆየው አዲስ ፍጥረት እስኪፈፀምድረስ እንዴት እንደሆነ ።

2. ይህ ደግሞ የብሩህተኞች የመጀመሪያ ሕግ ነው፡ - ብርሃኗ ፀሐይ መውጫዋ በሰማያት ምሥራቃዊ መግቢያዎች ላይ፣ መግባደጃም በሰማያት ምዕራባዊ መግቢያዎች ላይ ነው።

3. እኔም አየሁ ስድስት በሮች ፀሐይ የምትወጣባቸው ስድስት መግቢያዎች፥ ፀሐይም የምትጠልቅባቸው ጨረቃም የምትወጣበትና የምትጠልቅባቸው፥ የከዋክብትንም አለቆች የሚመሩአቸውንም ስድስት በምሥራቅ ስድስትም በምሥራቅ። ምዕራባዊው፣ እና ሁሉም በትክክል በተመጣጣኝ ቅደም ተከተል እርስ በእርሳቸው ይከተላሉ: እንዲሁም ከእነዚህ መግቢያዎች በቀኝ እና በግራ ብዙ መስኮቶች።

4. አስቀድሞም ፀሐይ የተባለው ታላቁ ብርሃን ወጣ፥ ዙሩም እንደ ሰማይ ዙርያ ነው፥ እርሱም የሚያበራና የሚያሞቅ እሳት ሞላ።

5. የሚወጣበት ሠረገላ ነፋሱ የሚነዳበት፣ ፀሐይም ከሰማይ ወርዳ ወደ ምሥራቅ ለመድረስ በሰሜን በኩል ይመለሳል፣ ተመርቶም ወደሚስማማው ፖርታል መጥቶ በፊቱ ያበራል። ሰማዩ .

6. በዚህ መንገድ በመጀመሪያው ወር በታላቁ ፖርታል ውስጥ ይነሳል, ይህም አራተኛው በ cast ውስጥ ስድስት መግቢያዎች ነው.

7. በዚያም በአራተኛው መግቢያ ውስጥ በመጀመሪያው ወር ፀሐይ በምትወጣበት በሩ ውስጥ አሥራ ሁለት የመስኮቶች መከፈቻዎች አሉ፥ ከእነርሱም በየጊዜያቸው በተከፈተ ጊዜ ነበልባል ይወጣል።

8. ፀሐይ በሰማይ ውስጥ በወጣች ጊዜ በዚያ አራተኛው በር በተከታታይ ሠላሳ ማለዳ ወጥቶ ከሰማይ በምዕራብ በአራተኛው በር ላይ በትክክል ትጠልቃለች።

9. በዚህ ጊዜ ውስጥ ቀኑ በየቀኑ ይረዝማል ሌሊቱም በሌሊት እስከ ሠላሳኛው ጥዋት ያጠረ ይሆናል።

10. በዚያ ቀን ቀኑ ከሌሊቱ ከዘጠኝ ዘጠነኛ ይበልጣል። ቀኑም በትክክል ዐሥር ሌሊትም ስምንት ክፍሎች አሉት።

11. ፀሐይም ከዚያ ከአራተኛው በር ወጣች፥ በአራተኛውም ጠልቃ ወደ ምሥራቅ ወደ አምስተኛው በር ሠላሳ ማለዳ ተመለሰች፥ ከእርሱምወጥታ በአምስተኛውበር ገባች።

12. ከዚያምቀኑ በሁለት ክፍሎች ይረዝማል አሥራ አንድ ክፍልም ይሆናል፤ ሌሊቱም ያጠረና ሰባት ክፍል ይሆናል።

13. ወደ ምሥራቅም ትመለሳለች ወደ ስድስተኛውም መግቢያ ትገባለች ተነሥታም በስድስተኛውደርብ ላይ ስለ ምልክቱ ሠላሳ አንድ ቀን ጠዋት ትቆማለች።

14. በዚያ ቀን ቀኑ ከሌሊቱ የበለጠ ይረዝማል፤ ቀኑም ለሊቱ እጥፍ ድርብ ይሆናል፤ ቀኑም ዐሥራ ሁለት ነው፤ ለሊቱም አጠረ፤ ስድስትም ክፍሎች ይሆናል።

15. ፀሐይም ቀኑን ያሳጥር ዘንድ ሌሊቱንም ለማስረዘም ትወጣለች፤ ፀሐይም ወደ ምሥራቅ ትመለሳለች፤ ስድስተኛውም በር ገባች፤ ከእርሷምተነሥታ ሠላሳ ማለዳ ትገባለች።

16. ሠላሳም ጥዋት በተፈጸመ ጊዜ ቀኑ በአንዲት ክፍል ይቀንሳል። ዐሥራ አንድ ክፍልም ሌሊትም ሰባት ይሆናል።

17. ፀሐይም በምዕራብ ካለው ስድስተኛው በር ወጥታ ወደ ምሥራቅ ሄደች በአምስተኛውም መግቢያ ለሠላሳ ማለዳ ወጥታ በምዕራብ በአምስተኛውምዕራባዊ መግቢያ በር ትገባለች።

18. በዚያ ቀን ቀኑ በሁለት ክፍሎች ይቀንሳል።

19. ፀሐይም ከዚያ ከአምስተኛው በር ወጥታ በምዕራብ በአምስተኛው በር ገባች፥ በአራተኛውም በረንዳ ስለ ምልክቱ አንድ ሰዓት ተኩል ጥዋት ወጣች፥ ወደ ምዕራብምትገባለች።

20. በዚያ ቀን ቀኑ ከሌሊቱ ጋር ይስተካከላል። ርዝመታቸውም እኩል ይሆናል። ሌሊቱም ዘጠኝ ክፍሎች፣ ቀኑምዘጠኝ ክፍሎች አሉት።

21. ፀሐይም ከዚያ በር ወጥታ ወደ ምዕራብ ጠልቃ ወደ ምሥራቅ ተመለሰች፥ በሦስተኛውም መግቢያ ሠላሳ ማለዳ ተነሥታ በምዕራብ በሦስተኛው ፖርታል ትጠልቃለች።

22. በዚያምቀን ሌሊቱ ከቀኑ ይረዝማል፤ ሌሊትም ከሌሊት ይረዝማል፤ ቀኑም ከቀን ያጠረ እስከ ሠላሳኛው ጥዋት ድረስ ነው፤ ሌሊቱም በትክክል ዐሥር ክፍል ነው፤ ቀኑም ስምንት ክፍሎች አሉት።

23. ፀሐይም ከዚያ ሦስተኛው በር ወጥታ በምዕራብ በሦስተኛው ፖርታል ጠልቃ ወደ ምሥራቅ ትመለሳለች፥ ሠላሳም ማለዳ በምሥራቅ በሁለተኛው ፖርታል ትወጣለች፥ በምዕራብም በሁለተኛው ፖርታል እንዲሁ ትጠልቃለች። የሰማይ።

24. በዚያም ቀን ሌሊቱ ዐሥራ አንድ ክፍል ቀኑም ሰባት ክፍሎች አሉት።

25. በዚያም ቀን ፀሐይ ከዚያ ሁለተኛ ደርብ ወጥታ በምዕራብ በኩል በሁለተኛው ፖርታል ውስጥ ወጣች፥ ወደ ምሥራቅም ወደ መጀመሪያው መግቢያ በር ትመለሳለች፥ አንድ ሰዓት ተኩልም ጧት፥ በምዕራብም በመጀመሪያው ፖርታል ትጠልቃለች። ሰማዩ .

26. በዚያም ቀን ሌሊቱ ይረዝማል ከቀኑም እጥፍ ይጨምራል። ሌሊቱም በትክክል ዐሥራ ሁለት ቀኑም ስድስት ነው።

27. ፀሐይም በእርሱ ምሕዋሯን ዞረች በመዞሪያቸውም ክፍሎች ላይ ተመለሰች ወደዚያም መግቢያ ሠላሳ ማለዳ ገባች በምዕራብም ትይዩ ትገባለች።

28. በዚያም ሌሊት ሌሊቱ በዘጠነኛው ክፍል ዘገየ። ሌሊቱም ዐሥራ አንድ ክፍል ቀኑም ሰባት ክፍሎች ሆነ ።

29. ፀሐይም ተመልሳ ወደ ሁለተኛይቱ በር ገብታ ወደ ምሥራቅ ገባች በእነዚያም ክፍሎቹ ላይ እየወጣችና እየገባች እስከ ሠላሳ ማለዳ ድረስ ተመለሰች።

30. በዚያም ቀን ሌሊቱ ይረዝማል። ሌሊቱም ዐሥር ክፍሎች ቀኑም ስምንት ነው።

31. በዚያም ቀን ፀሐይ ከዚያ መግቢያ በር ወጥታ ወደ ምዕራብ ጠልቃ ወደ ምሥራቅ ተመለሰች፥ በሦስተኛውም መግቢያ በር ላይ አንድ ሠላሳ ጧት ተነሥታ ከሰማይ በምዕራብ ትገባለች።

32. በዚያ ቀን ሌሊቱ ትቀንሳለች፤ ዘጠኝ ክፍሎችም ትሆናለች፤ ቀኑም ዘጠኝ ክፍሎች አሉት።

33. የቀኑና የሌሊቱም ርዝማኔ የቀንና የሌሊትም አጭርነት ይነሳሉ - በፀሐይ ጊዜ ውስጥ እነዚህ ልዩነቶች ተፈጥረዋል .

34. መንገዱ በየቀኑ ይረዝማል፣ መንገዱም በሌሊት አጭር ይሆናል።

35. እና ይህ ህግ እና የፀሀይ መንገድ ነው, እና መመለሻው ስድሳ ጊዜ ሲመለስ እና ሲወጣ, ማለትም ፀሐይ ተብሎ የሚጠራው ታላቁ ብርሃን ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ .

36. እና እንደዚህ የሚነሳው ታላቁ ብርሃናዊ ነው እናም ስሙም እንደ መልኩ ጌታ ባዘዘው መሰረት ነው።

37. ሲነሣ እንዲሁ ያስቀምጣል አይቀንስም አያርፍም ቀንና ሌሊት ይሮጣል እንጂ ብርሃኑ ከጨረቃ ሰባት እጥፍ ይበልጣል። ግን በመጠን ረገድ ሁለቱም እኩል ናቸው።

ምዕራፍ 73

1. እና ከዚህ ህግ በኋላ ጨረቃ ተብሎ ስለሚጠራው ትንሹ ብርሃን የሚመለከት ሌላ ህግ አየሁ።

2፡- ዙሪያዋም እንደ ሰማይ ዙርያ ነው፥ የምትቀመጥበትም ሰረገላዋ በነፋስ የተነፈሰች ናት፥ ብርሃንም ለእርስዋ በእውነት ይሰጣታል።

3፡- መነሣቷና መግቢያዋም በየወሩ ይለዋወጣል፥ ቀኖቸዋም እንደ ፀሐይ ቀኖች ናቸው፥ ብርሃኗም ሲመሳሰል የፀሐይ ብርሃን ሰባተኛው ክፍል ይሆናል።

4. እና እንደዚህ ትነሳለች. የመጀመሪያዋ ምዕራፍ ወደ ምሥራቅ በሠላሳኛው ጥዋት ይወጣል፤ በዚያም ቀን ትታያለች፣ እና በሠላሳኛው ቀን የጨረቃን የመጀመሪያ ምዕራፍ ለእናንተ ያደርግላችኋል።

5. የእርስዋም እኩሌታ በሰባተኛው እጅ ይወጣል በዙሪያዋም ሁሉ ብርሃን የሌለበት ባዶ ነው፥ ከሰባተኛውና ከአሥራ አራተኛው ብርሃንዋ በቀር።

6. የብርሃኗንም ግማሽ ሰባተኛውን በተቀበለች ጊዜ ብርሃኗ ሰባተኛውና ግማሹን ይሆናል።

7. ከፀሐይም ጋር ትጠልቃለች ፀሐይም በወጣች ጊዜ ጨረቃ ከእርሱ ጋር ወጥታ የአንድ የብርሃን ክፍል ግማሹን ትቀበላለች በዚያች ሌሊትም በማለዳዋ መጀመሪያ በጨረቃ ቀን መጀመሪያ ጨረቃ ትገባለች። ፀሐይ, እና በዚያ ሌሊት ከአሥራ አራቱ ክፍሎች እና ከአንዱ ግማሽ ጋር የማይታይ ነው.

8. በዚያም ቀን በትክክል ሰባተኛውን ክፍል ይዛ ተነሥታ ከፀሐይ መውጫ ወጣች፥ በቀሩትም ቀኖች በቀሪው አሥራ ሦስት ክፍል ታበራለች።

ምዕራፍ 74

1. እና ሌላ ኮርስ አየሁ፣ ለእሷ ህግ፣ እና በዚያ ህግ መሰረት ወርሃዊ አብዮቷን እንዴት እንደምታደርግ።

2. የሁሉም አለቃ የሆነው ቅዱስ መልአክ ዑራኤል አሳየኝ፤ አቋማቸውንም አሳየኝ፤ እንዳሳየኝም አቋማቸውን ጻፍሁ፤ ወራቸውንም እንደ ነበሩ ጻፍሁ፤ የብርሃናቸው ገጽታ እስከ አሥራ አምስት ቀን ድረስ ተፈጽሟል።

3. በነጠላ ሰባተኛው ክፍል ብርሃኗን ሁሉ በምስራቅ ታከናውናለች እና በሰባተኛው ክፍል ጨለማዋን በምዕራብ ታከናውናለች።

4. በተወሰኑ ወራት ውስጥም አቀማመጥዋን ትለውጣለች, እና በተወሰኑ ወራት ውስጥ የራሷን ልዩ መንገድ ትከተላለች.

5. በሁለት ወር ውስጥ ጨረቃ ከፀሐይ ጋር ትገባለች: በእነዚያ በሁለቱ መካከለኛ መግቢያዎች ሦስተኛው እና አራተኛው.

6፡- ሰባት ቀንም ወጥታ ዘወር ብላ ትመለሳለች ፀሐይ በወጣችበት በር መልሳ ትመለሳለች ብርሃኗንም ሁሉ ፈጸመች ከፀሐይም ራቀች በስምንት ቀንም ፀሐይ ከምትወጣበት ስድስተኛው በር ገባች። .

7. ፀሐይም ከአራተኛው ደርብ በወጣች ጊዜ ሰባት ቀን ትወጣለች፥ ከአምስተኛውም እስክትወጣ ድረስ በሰባት ቀንም ተመልሳ ወደ አራተኛው በር እስክትሆን ድረስ ብርሃንዋንም ሁሉ ታከናውናለች፤ ሄዳም ወደ ፊተኛው ገባች። በስምንት ቀናት ውስጥ ፖርታል .

8. በሰባት ቀንም ውስጥ ፀሐይ ወደምትወጣበት አራተኛው በር ተመለሰች።

9. አቋማቸውንም አየሁ፤ በዚያ ወራት ጨረቃዎች እንዴት እንደሚወጡና ፀሐይም እንደገባች አየሁ።

10. አምስት ዓመትም ቢጨመር ፀሐይ ከሠላሳ ቀን በላይ ይጨመርላታል፤ ከእዚያም አምስት ዓመት ለአንዱ የተቆጠሩት ቀናት ሲሞሉ 364 ቀናት ይሆናሉ።

11. የፀሓይና የከዋክብትም መብዛት ስድስት ቀን ይሆናል፡ በ5 ዓመት 6 ቀን በዓመት 30 ቀን ይሆናል፡ ጨረቃም ከፀሐይና ከዋክብት በኋላ ትወድቃለች እስከ 30ቀን ድረስ።

12. ፀሐይና ከዋክብትም በአንድ ቀን ውስጥ ወደ ዘላለም እንዳይራመዱ ወይም እንዳይዘገዩ ዓመታትን ሁሉ በትክክል ያመጣሉ; ግን በ 364 ቀናት ውስጥ ዓመታትን ፍጹም በሆነ ፍትህ ያጠናቅቁ።

13. በ 3 ዓመታት ውስጥ 1092 ቀናት እና በ 5 ዓመታት ውስጥ 1820 ቀናት አሉ ፣ ስለዚህ በ 8 ዓመታት ውስጥ 2912 ቀናት አሉ።

14. ለጨረቃ ብቻ ቀኖቹ ከ 3 አመት እስከ 1062 ቀናት ይደርሳሉ እና በ 5 አመት ውስጥ በ 50 ቀናት ውስጥ ትቀራለች: [ማለትም እስከ ድምር (1770) ድረስ መጨመር አለበት (1000 እና) 62 ቀናት.]

15. በ 5 አመት ውስጥ ደግሞ 1770 ቀናት አሉ, ስለዚህ ለጨረቃ በ 8 አመት ውስጥ ያሉት ቀናት 2832 ቀናት ይሆናሉ.

16. (በ 8 አመት ውስጥ ወደ 80 ቀን ትቀራለች) በ 8 አመት ውስጥ ያረፈችባቸው ቀናት በሙሉ 80 ናቸው።

17. ዓመታቸውም ከዓለማውያን ጣቢያዎቻቸው እና ከፀሐይ መውጫዎች (ፀሓይ) ከወጣችበት እና 30 ቀናትን ከጠለቀችበት ፖርታል ከሚወጡት የፀሐይ ጣብያዎች ጋር በሚስማማ መልኩ በትክክል ተጠናቀቀ።

ምዕራፍ 75

1. በፍጥረት ሁሉ ላይ በከዋክብትም ሁሉ ላይ የተሾሙት የሺህ አለቆች አለቆች እንደ ዓመታቸው ቍጥር ከሥራቸው የማይነጣጠሉ በአራቱም መሀል ቀናት ያደርጉላቸዋል። እነዚህ በዓመቱ ውስጥ ባልተቆጠሩት በአራቱ ቀናት ውስጥ አገልግሎት ይሰጣሉ.

2. በእነርሱም ምክንያት ሰዎች ተሳስተዋል፤ እነዚያ መብራቶች በዓለም ጣቢያዎች ላይ በእውነት ያገለግላሉ፤ አንዱ በመጀመሪያው ፖርታል አንዱም በሰማይ ሦስተኛው በር አንዱም በአራተኛው በር አንዱም በስድስተኛው ፖርታል ነው። ,እና የዓመቱ ትክክለኛነት በተለዩ ሦስት መቶ ስልሳ አራት ጣቢያዎች በኩል ተፈጽሟል.

3. ምልክቶችና ዘመናት ዓመቶችም ወራትም መልአኩ ዑራኤል አሳየኝና የክብርም ጌታ በሰማይና በዓለም ባሉ ብርሃናት ሁሉ ላይ ለዘላለም የሾመው ይገዙ ዘንድ በሰማይ ፊት በምድርም ላይ ታዩ፤ ለቀንና ለሌሊት ማለትም ለፀሐይ፣ ለጨረቃና ለከዋክብት እንዲሁም በሰማይ ሰረገሎች ሁሉ አብዮታቸውን የሚያደርጉ አገልጋይ ፍጥረታት ሁሉ መሪዎች ሁኑ።

4፡- እንዲሁ ዑራኤል በፀሐይ ሠረገላ ዙሪያ በሰማይ የተከፈተ፥ የፀሐይም ጨረሮች የሚወጡባቸውን አሥራ ሁለት ደጆች አሳየኝ፤ ከእነርሱም ሙቀት በምድር ላይ ተበተነ፥ በቀጠራቸውም ጊዜ በተከፈተ ጊዜ በምድር ላይ ሙቀት ወጣ። ወቅቶች.

5. ለነፋስም የጤዛም መንፈስ በተከፈቱ ጊዜ በሰማይም እስከ ጫፍ ድረስ ተከፍተው ቆሙ።

6. በሰማይም በምድር ዳርቻ ያሉት አሥራ ሁለቱ በሮች ፀሐይና ጨረቃ ከዋክብትም የሚወጡት በምሥራቅና በምዕራብ ያሉ የሰማይ ሥራዎች ሁሉ ናቸው።

7. በግራና በቀኝ ብዙ መስኮቶች የተከፈቱ ናቸው፥ አንዱም መስኮት በጊዜዋ ሙቀት ታደርጋለች፤ ይህም ከዋክብት እንዳዘዛቸው የሚወጡባቸው በሮችም በእርሱ ውስጥ አምሳያ የሚያደርጉባቸው በሮች እንደሚያደርጉት ነው። ወደ ቁጥራቸው.

8. ሰረገሎችም በሰማይ ከዓለም ሲሮጡ አየሁ፥ ከከዋክብትም ከቆሙበት ደጃፍ በላይ።

9. እና አንዱ ከሌሎቹ ሁሉ ይበልጣል፣ እና እሱ ነው አካሄዱን በመላው አለም የሚያደርገው።

ምዕራፍ 76

1. በምድርም ዳርቻ ነፋሳት ወጥተው በምድር ላይ ሲነፍሱ አሥራ ሁለት በሮች ለሰማይ ዳርቻ ሁሉ ተከፍተው አየሁ።

2. ሦስቱ በሰማያት ፊት ሦስቱ በምዕራብ ሦስቱም በሰማይ ቀኝ ሦስቱም በግራ ናቸው።

3. ሦስቱም ፊተኞች የምሥራቅ ሦስቱ ሦስቱ የሰሜን ሦስቱም በደቡብ ግራ ሦስቱ በምዕራብ ናቸው።

4. ከእነዚህም በአራቱ የበረከትና የብልጽግና ነፋሳት ይመጣሉ፥ ከስምንቱም ክፉ ነፋሳት ይመጣሉ፤ በተላኩ ጊዜ ምድርን ሁሉ በእርስዋም ላይ በውኃ ላይ፥ በእርስዋም ላይ የሚቀመጡትን ሁሉ በሁሉ ላይ ያጠፋሉ። በውሃ ውስጥ እና በመሬት ላይ ያለው.

5፡- የምሥራቅም ነፋስ የሚሉት ፊተኛው ነፋስ በምሥራቅ ወዳለው በፊተኛው በር ወጥቶ ወደ ደቡብ ያዘነበለ ነው፤ ከእርሱም ጥፋትና ድርቅ ትኩሳትም ጥፋትም ይወጣል።

6. በሁለተኛውም መግቢያ በመካከል ተስማሚየሆነ ነገር ይወጣል ከእርሱም ዝናብና ፍሬያማ ብልጽግናም ጠልም ይወጣል። በሰሜንም በኩል ባለው በሦስተኛው በር ቅዝቃዜና ድርቅ ይመጣል።

7. ከዚህም በኋላ በሦስት ደርብ ላይ የደቡብ ነፋሳት ይወጣሉ፤ በመጀመሪያው በር ወደ ምሥራቅ ዘንበል ብለው ትኩስ ነፋስ ይወጣል።

8. በአጠገቡ ባለው መካከለኛው ፖርታል ውስጥ ጥሩ መዓዛ ያላቸው ጤዛዎች እና ዝናብ, ብልጽግና እና ጤና ይወጣሉ.

9. በምዕራብ በኩል ባለው በሦስተኛው በር ጠልና ዝናብ አንበጣና ጥፋት ወጣ።

10፡- ከዚህም በኋላ የሰሜን ነፋሳት፥ በምሥራቅ ከሰባተኛው ደርብ ጠልና ዝናብ አንበጣና ጥፋት ይወጣሉ።

11. ከመካከለኛው ፖርታልም በቀጥታ ጤናና ዝናብ ጤዛም ብልጽግና ይመጣሉ; በምዕራብም በሦስተኛው ደርብ ደመናና ውርጭ በረዶና ዝናብም ጤዛም አንበጣም ይመጣሉ።

12. ከዚህም በኋላ የምዕራብ ነፋሳት አራቱ ናቸው በሰሜንም አጠገብ ባለው በፊተኛው በር ጠልና ውርጭ ቅዝቃዜም በረዶም ውርጭ ወጣ።

13. ከመካከለኛውም ደጃፍ ጠልና ዝናብ፥ ብልጽግናና በረከት ይወጣል። እና በደቡብ በኩል ባለው የመጨረሻው መግቢያ በኩል ድርቅ እና ጥፋት ፣ እሳት እና ውድመት ይወጣል።

14. ፤ የአራቱም የሰማይ ማዕዘን አሥራ ሁለቱ በሮች ተፈጽመዋል፥ ሕጋቸውንም ሁሉ ደዌአቸውንም ሁሉ ቸርነታቸውንም ሁሉ አሳየሁህ፥ ልጄ ማቱሳላ።

ምዕራፍ 77

1. ፊተኛውም ሩብ ምሥራቅ ይባላል፥ ፊተኛው ነውና፥ ሁለተኛውም ደቡብ ይባላል፥ ልዑል በዚያ ይወርዳልና፥ አዎን፥ ለዘላለም የተባረከ ይወርዳልና።

2. የምዕራቡም ክፍል ታናሽ ይባላል፥ በዚያም የሰማይ ብርሃናት ሁሉ ወድቀው ስለሚወርዱ።

3. የአራተኛውም ሩብ ሰሜን የሚባል በሦስት ይከፈላል፡ የመጀመሪያውም ለሰው መኖሪያ ነው፡ ሁለተኛውም ሩብ ውኃ፥ ጥልቆችና ደን ወንዞችም፥ ጨለማዎችና ደመናዎችም አሉት። ሦስተኛው ክፍል ደግሞ የጽድቅን ገነት ይዟል.
4. በምድር ላይ ካሉ ተራሮች ሁሉ ከፍ ከፍ ያሉ ሰባት ተራራዎችን አየሁ፥ ከዚያም በረዶ ወጣ፥ ዘመናትም ዘመናትም ዓመታትም አልፎአል።
5፡- በምድር ላይ ከወንዞች ሁሉ የሚበልጡ ሰባት ወንዞችን አየሁ፤ አንዱ ከምዕራብ ይመጣሉ፥ ውኃውን ወደ ታላቁ ባሕር ያፈስሳል።
6. እነዚህም ሁለቱ ከሰሜን ወደ ባሕር መጡ፥ ውኃቸውንም በምሥራቅ በኩል ወደ ኤርትራ ባሕር አፍስሱ።
7፡- የቀሩትም አራቱ በሰሜን በኩል ወደ ባሕራቸው ወጡ፥ ሁለቱ ወደ ኤርትራ ባሕር፥ ሁለቱም ወደ ታላቁ ባሕር ወጡ፥ ወደዚያም ወጡ፥ አንዳንዶቹም። ወደ ምድረ በዳ ይላሉ።
8. ሰባት ታላላቅ ደሴቶችን በባሕርና በባሕር ዳርቻ አየሁ፤ ሁለቱ በባሕር ምድር አምስትም በታላቁ ባሕር።

ምዕራፍ 78

1. የፀሀይም ስሞች የሚከተሉት ናቸው- የመጀመሪያው ኦርጃሬስ እና ሁለተኛው ቶማስ.
2. ጨረቃም አራት ስሞች አሏት፤ የመጀመሪያዋ ስም አሶንጃ፣ ሁለተኛው ኢብላ፣ ሦስተኛው ቤንሴ እና አራተኛው ኤራኢ ነው።
3. እነዚህ ሁለቱ ታላላቆች ብርሃናት ናቸው ክብራቸው እንደ ሰማይ ዙርያ ነው፥ የሁለቱም ክብ ክብ መጠን አንድ ነው።
4. በፀሐይ ዙሪያ ከጨረቃ በላይ የሚጨመሩ ሰባት የብርሃን ክፍሎች አሉ እና በተወሰነ መጠንም የፀሐይ ሰባተኛው ክፍል እስኪያልቅ ድረስ ይተላለፋል.
5፡- ወደ ምዕራብም ደጅ ገቡ፥ አብዮታቸውንም በሰሜን አደረጉ፥ በሰማይም ፊት በምሥራቅ ደጅ ወጡ።
6. ጨረቃም በወጣች ጊዜ ከአሥራ አራተኛው ክፍል በሰማይ ታየ ብርሃንም በእርስዋ ሞላ በአሥራ አራተኛው ቀን ብርሃንዋን ፈጸመች።
7. አሥራ አምስትም የብርሃን ክፍል እስከ አሥራ አምስተኛው ቀን ድረስ ብርሃኗ እስኪፈጸም ድረስ እንደ ዓመታቸው ምልክት አሥራ አምስት ክፍል ትሆናለች ጨረቃም በአሥራ አራተኛው ክፍል ተጨመረች።
8.በእርስዋም ጨረቃ ስትጠልቅ በመጀመሪያው ቀን ወደ አሥራ አራት ብርሃናት፥ በሁለተኛውም ወደ አሥራ ሦስት የብርሃን ክፍሎች፥ በሦስተኛውም ወደ አሥራ ሁለት፥ በአራተኛውም ወደ አሥራ አንድ፥ በአምስተኛው እስከ አሥር፥ በስድስተኛው ቀን ትቀንሳለች። ወደ ዘጠኝ ፣ በሰባተኛው እስከ ስምንት ፣ ከስምንተኛው እስከ ሰባት ፣ በዘጠነኛው እስከ ስድስት ፣ በአሥረኛው እስከ አምስት ፣ በአሥራ አንደኛው እስከ አራት ፣ በአሥራ ሁለተኛው እስከ ሦስት ፣ ከአሥራ ሦስተኛው እስከ ሁለት ፣ በአሥራ አራተኛው እስከ አሥራ አራተኛው ድረስ ። የሰባተኛው ግማሽ ፣ እና የቀረው ብርሃንዋ በአስራ አምስተኛው ላይ ሙሉ በሙሉ ይጠፋል።
9. በተወሰኑ ወራት ውስጥም ወሩ ሀያ ዘጠኝ ቀናት እና አንድ ጊዜ ሀያ ስምንት አሉት።
10. ዑራኤልም ሌላ ሕግ አሳየኝ፤ ብርሃን ወደ ጨረቃ በተሸጋገረች ጊዜ በየትኛውም በኩል በፀሐይ ወደ እርስዋ ስትሸጋገር።
11. ጨረቃ በብርሃንዋ በምታድግበት ጊዜ ሁሉ ከፀሐይ በተቃራኒ አሥራ አራት ቀን ብርሃኗ በሰማይ ሲፈጸም ወደ ራሷ ታስተላልፋለች፤ በብርሃንዋም ሁሉ ስትበራ ብርሃኗ ይፈጸማል። በገነት ውስጥ.
12. በመጀመሪያውም ቀን መባቻ ተብላ ትጠራለች፤ በዚያ ቀን ብርሃን ወጥቶባታልና።
13. ሙሉ ጨረቃ የምትሆነው ፀሐይ በምዕራብ በምትጠልቅበት ቀን፣ ከምሥራቅም በሌሊት በምትወጣበት ቀን፣ ጨረቃም ሌሊቱን ሁሉ ታበራለች። ፀሐይ.
14. የጨረቃ ብርሃን በምትወጣበት ጎን፣ ብርሃን ሁሉ እስኪጠፋ ድረስ፣ የወሩም ወራት እስኪፈጸም ድረስ፣ ዙሪያዋም ከብርሃን የራቀ ባዶ እስኪሆን ድረስ እንደገና ትጠፋለች።
15. ሦስት ወርም ሠላሳ ቀን አደረገች፥ በየጊዜዋም ሦስት ወር ከሃያ ዘጠኝ ቀን አደረገች፥ በዚያም በመጀመሪያው ዘመን፥ በመጀመሪያውም መግቢያ መቶ ሰባ። ሰባት ቀናት.
16. በምትወጣበትም ጊዜ እያንዳንዳቸው ሠላሳ ቀን ሦስት ወር ታየች፥ ሦስት ወርም እያንዳንዳቸው ሀያ ዘጠኝ ተገለጡ።
17. በሌሊትም እንደ ሰው ሁላ ሀያ ቀን ትገለጣለች በቀንም እንደ ሰማይ ትገለጣለች ከብርሃንዋ በቀር ሌላ ምንም የለም።

ምዕራፍ 79

1. አሁንም፥ ልጄ ሆይ፥ ሁሉን አሳይሃለሁ፥ የሰማይም ከዋክብት ሁሉ ሕግ ተፈጸመ።
2. በየወሩና በየሳምንቱ የሚታዘዙትን ሕግጋት ሁሉ በየእለቱ፥ በየሥርዓታቸውም ዘመን፥ ለዓመትም፥ መውጫውም፥ በየወሩና በየሳምንቱ የተደነገገውን ሥርዓት አሳየኝ።
3. በስድስተኛው ደርብ ላይ የጨረቃ መገለጥ ይሆናል፤ በዚህ ስድስተኛ ደርብ ብርሃንዋ ተፈጸመ፥ ከዚያም በኋላ የመጥፋት መጀመሪያ አለና።
4. ፤ በፊተኛውም መግቢያ በር በጊዜው፥ እስከ መቶ ሰባ ሰባት ቀን ድረስ የተደረገው መሻገሪያ፥ እንደ ሱባዔ ቍጥር፥ ሀያ አምስት ሱባኤና ሁለት ቀን ይቈጠራል።
5. እርስዋም ከፀሐይና ከከዋክብት ሥርዓት በኋላ አምስት ቀን ያህል በአንድ ጊዜ ውስጥ ትወድቃለች፤ ይህ የምታየው ስፍራ በተሻገረ ጊዜ።
6. መሪያቸው የሆነው የመላእክት አለቃ ዑራኤል ያሳየኝ የብርሃናት ሁሉ ሥዕልና ሥዕላዊ መግለጫ ነው።

ምዕራፍ 80

1፡- በዚያም ወራት መልአኩ ዑራኤል መለሰ እንዲህም አለኝ፡ - እነሆ፥ ሄኖክ ሆይ፥ ሁሉን አሳይቼሃለሁ፥ ይህን ፀሐይንና ይህችን ጨረቃን፥ የከዋክብትንም አለቆች እንድታይ ሁሉን ገለጽኩልህ። ሰማይ እና የሚያዘሯቸውን ሁሉ, ተግባራቸውን እና ጊዜያቸውን እና መነሻዎቻቸውን.
2. በኃጢአተኞችም ዘመን ዓመታቱ ያጥራቸዋል፥ ዘራቸውም በምድራቸውና በእርሻቸው ላይ ይዘገያል፥ በምድርም ላይ ያለው ሁሉ

ይለወጣል፥ በጊዜውም አይታይም፤ ዝናብም ይጠበቃል። ወደ ኋላ፥ ሰማዩም ይከለክለዋል።

3. በዚያም ዘመን የምድር ፍሬ ወደ ኋላ ይሆናል፥ በጊዜውም አይበቅልም፥ የዛፍም ፍሬ በጊዜው ይርቃል።

4. ጨረቃም ሥርዓቷን ትለውጣለች በጊዜዋም አትታይም።

5፡- በዚያም ወራት ፀሐይ ትታያለች፥ በመሸም በታላቁ ሠረገላ ዳርቻ በምዕራብ በኩል ይጓዛል፥ ከብርሃንም ሥርዓት ይልቅ ያበራል።

6. ከከዋክብትም ብዙ አለቆች የተደነገገውን ትእዛዝ ይተላለፋሉ። እነዚህም ምሕዋራቸውንና ሥራቸውን ይለውጣሉ፤ በተደነገገው ጊዜም አይታዩም።

7. የከዋክብትም ሥርዓት ሁሉ ከኃጢአተኞች ተሰውሮአል፥ በምድርም ያሉ ሰዎች አሳብ ስለ እነርሱ ይስታል፤ ከመንገዳቸውም ሁሉ ይለወጣሉ፥ ይሳሳታሉ አማልክትም ይሆኑአቸዋል። .

8. ክፋትም በእነርሱ ላይ ይበዛባቸዋል፤ ሁሉንም ያጠፋ ዘንድ ቅጣት ይመጣባቸዋል።

ምዕራፍ 81

1. እርሱም እንዲህ አለኝ፡ — ሄኖክ ሆይ፥ እነዚህን የሰማያዊ ጽላቶች ተመልከት፥ በላዩም የተጻፈውን አንብብ፥ እያንዳንዱንም እውነታ ተመልከት።

2. የሰማያዊውንም ጽላቶች አየሁ፥ የተጻፈውንም ሁሉ አነበብሁ፥ ሁሉንም ነገር ተረዳሁ፥ የሰውንም ልጆችና በምድር ላይ እስከ ትውልዶች ድረስ ያሉትን የሥጋ ልጆችን ሥራ ሁሉ መጽሐፍ አነበብሁ።

3. ያን ጊዜም ታላቁን ጌታ የክብርን ንጉሥ ለዘላለም ባርከዋለሁ፥ የዓለምን ሥራ ሁሉ ስለ ሠራ፥ ስለ ትዕግሥቱም ጌታን አመሰገንሁት፥ ስለ ሰው ልጆችም ባረኩት።

4. ከዚህም በኋላ፡ —በጽድቅና በበጎነት የሚሞት የዓመፅ መጽሐፍ ስለሌለው፡ የፍርድ ቀንም የማይገኝለት ሰው ምስጉን ነው፡ አልሁ።

5፡- እነዚያም ሰባቱ ቅዱሳን አምጥተው በቤቴ ደጃፍ ፊት በምድር ላይ አስቀመጡኝ፥ እንዲህም አሉኝ፡ — ሁሉንም ነገር ለልጅህ ለማቱሳላ ንገር፥ ሥጋ የለበሰ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ እንዳይሆን ለልጆችህ ሁሉ ንገራቸው። ጌታ ፈጣሪያቸው ነውና።

6. ልጆችህን ታስተምርና ትጽፍላቸው ዘንድ ለልጆችህም ሁሉ እንድትመሰክር የመጨረሻ ትእዛዝህን እስክትሰጥ ድረስ አንድ ዓመት ከልጅህ ጋር እንተወዋለን። በሁለተኛውም ዓመት ከመካከላቸው ያወጡሃል።

7. ልብህ ይጽና፥ መልካሞች ለበጎዎች ጽድቅን ይናገራሉና። ጻድቃን ከጻድቃን ጋር ደስ ይላቸዋል፥ እርስ በርሳቸውም መጽናናትን ይሰጣሉ።

8. ኃጢአተኞች ግን ከኃጢአተኞች ጋር ይሞታሉ፥ ከሃዲውም ከከሓዲዎች ጋር ይወርዳሉ።

9. ጽድቅንም የሚያደርጉ ስለ ሰው ሥራ ይሞታሉ፥ ስለ ኃጢአተኞችም ሥራ ይወሰዳሉ።

10. በዚያም ወራት ከእኔ ጋር ይነጋገሩኝ ተዉ፥ እኔም የዓለምን ጌታ እየባረክሁ ወደ ሕዝቤ መጣሁ።

ምዕራፍ 82

1፡- አሁንም፥ ልጄ ማቱሳላ፥ ይህን ሁሉ እነግርሃለሁ፥ እጽፍልሃለሁም፥ ሁሉንም ገለጽኩልህ፥ ስለ እነዚህም ሁሉ መጻሕፍት ሰጥቼሃለሁ፤ ልጄ ማቱሳላ ሆይ፥ የአንተን መጻሕፍት ጠብቅ። የአባትህን እጅ፥ ለዓለምም ትውልዶች እንድትሰጣቸው ተመልከት።

2. ለልጆቻቸው ለልጅ ልጅ ይሰጡአት ዘንድ ለአንተና ለልጆችህ ለአንተም የሚሆኑ ልጆችህን ጥበብን ሰጥቻቸዋለሁ፤ ይህም ከሐሳባቸው የሚያልፍ ነው።

3. የሚያስተውሉም አያንቀላፉም፥ ይህን ጥበብ ይማሩ ዘንድ በጆሮአቸው ያዳምጡ እንጂ፥ ከእርስዋም የሚበሉትን ደስ ያሰኛቸዋል።

4. ጻድቃን ሁሉ ብፁዓን ናቸው፥ በጽድቅ መንገድ የሚሄዱ እንደ ኃጢአተኞችም ኃጢአትን ያላደረጉ ሁሉ ብፁዓን ናቸው፥ ፀሐይ ሰማያትን በምትሻገርበት ጊዜአቸው ሁሉ ሲቈጠሩ፥ ሰላሳም እየገቡና ወደ ደጃፍ ሲወጡ። ከከዋክብት ተራ በተራ አእላፋት ራሶች ያሉት፥ የዓመቱንም አራቱን ክፍሎች የሚካፈሉ አራቱ እርስ በርሳቸው የተጠላለፉ፥ እየመራአቸውም ከእነርሱ ጋር አራት ቀን የሚገቡት።

5. ሰዎች በእነርሱ ላይ ጥፋተኞች ይሆናሉ ዓመቱን በሙሉ አይቈጠሩአቸውም፤ ሰዎችም በደለኛ ይሆናሉ፥ በትክክልም አያውቁም።

6. የዓመቱ ሒሳብ ናቸውና በእርሱም ላይ ለዘላለም ተጽፈዋልና አንዱ በመጀመሪያው ፖርታል አንዱም በሦስተኛው አንዱም በአራተኛው አንዱ በስድስተኛው ነው ዓመቱም በሦስት መቶ ተፈጸመ። ስልሳ አራት ቀናት.

7. ሒሳቡም ትክክል ነው፥ የተጻፈውም ቍጥር ትክክል ነው። የዓለሙ ፍጥረት ሁሉ ጌታ የሰማይ ሠራዊትን ያስገዛለትን ዑራኤልን አሳየኝና ገልጦልኛልና ለብርሃናት ወራትና በዓላት ለዓመታትና ዕለታት።

8. ብርሃንም ለሰዎች ማለትም ለፀሐይ፣ ለጨረቃና ለከዋክብት እንዲሁም በሰረገሎቻቸው ላይ የሚሽከረከሩትን የሰማይ ኃይላትን ሁሉ ያበራ ዘንድ ሌሊትና ቀን በሰማይ ሥልጣን አለው።

9. የከዋክብት ሥርዓት በየቦታው የተቀመጠ በየዘመናቸው በዓላቸውም በየወሩም ሥርዓታቸው ይህ ነው።

10. እነዚህም በየጊዜያቸው፣ በየዘመናቸው፣ በየወሩ፣ በየሥልጣናቸውና በየቦታው እንዲገቡ የሚጠብቁ፣ የሚመሩአቸውም ስማቸው ነው።

11. የዓመቱን አራት ክፍሎች የሚከፋፈሉ አራቱ መሪዎቻቸው መጀመሪያ ይገባሉ; ከእነርሱም በኋላ ወራቶችን የሚከፋፍሉ አሥራ ሁለቱ የትእዛዙ መሪዎች። ለሦስት መቶ ስድሳ ቀንም ቀን የሚካፈሉ ከሺህ በላይ አለቆች አሉ። እና ለአራቱ መካከለኛ ቀናት የዓመቱን አራት ክፍሎች የሚከፋፍሉ መሪዎች አሉ.

12. እነዚህ በሺህ የሚቆጠሩ አለቆች በመሪ እና በመሪ መካከል የተጠላለፉ ናቸው፥ እያንዳንዳቸው ከመድረክ በስተጀርባ ናቸው፥ መሪዎቻቸው ግን ክፍፍሉን ያደርጋሉ። እናም እነዚህ የተሾሙትን የዓመቱን አራት ክፍሎች የሚከፋፈሉ መሪዎች ስም ናቸው፡ ሚልኪኢል፣ ሄሌምሜሌክ፣ እና ሜልኢጃል፣ እና ናሬል።

13፡- የመሪዎቻቸውም ስም አድናሬል፥ ኢያሱሳኤል፥ ኤሎሜኤል፥ እነዚህም ሦስቱ የትእዛዙን አለቆች ይከተላሉ።

14. እና የዓመቱን አራቱን ክፍሎች የሚከፋፈሉ የጣቢያዎች መሪዎችን የሚከተሉ ሦስቱን የትእዛዝ መሪዎችን የሚከተል አንድ አለ.
15፡- በዓመቱም መጀመሪያ መልከ ጃል አስቀድሞ ተነሣና ነገሠ፤ እርሱም ተማይኒና ፀሐይ ይባላል፥ የግዛቱም ዘመን ሁሉ ዘጠና አንድ ቀን ሆነ ።
16. በግዛቱም ወራት በምድር ላይ የሚታዩት የቀኑ ምልክቶች እነዚህ ናቸው፡ ላብና ሙቀት ጸጥታም ይሆናል; ዛፎቹም ሁሉ ፍሬ አፍርተዋል በዛፎችም ሁሉ ላይ ቅጠልም ይበቅላሉ የስንዴም አዝመራውም የጽጌረዳ አበባም በሜዳ ላይ የሚወጡአበቦች ሁሉ ግን ደርቀውይደርቃሉ።
17፡- በእነሱም ያሉ አለቆች ስም ይህ ነው፤ በርካኤል፥ ዘሌብሰኤል፥ የሺህ አለቃ የተጨመረው ጎሊጾስ የሚሉት ይህ ነው፥ የዚህም አለቃ የግዛት ዘመን አልፎአል። .
18. ከእርሱም በኋላ የሚቀጥለው መሪ ሄልምሜሌክ ነው እርሱም የጠራ ፀሐይ ብሎ የሰየመው፥ የብርሃኑም ዘመን ሁሉ ዘጠና አንድ ቀን ነው።
19፡- የዘመኑም ምልክቶች በምድር ላይ እነዚህ ናቸው፡ ትኵሳትና ድርቀት፥ ዛፎችም ፍሬአቸውን ብስለው ፍሬአቸውን ሁሉ አብዝተውና አዘጋጁ፥ በጎቹም ጥንድ ሆነው ፀነሱ፥ የምድርም ፍሬ ሁሉ በሜዳ ያለው ሁሉ የወይን መጥመቂያውም ተሰበሰበ፥ በሜዳም ያለው ሁሉ የወይን መጥመቂያውም በመንግሥቱ ዘመን ሆነ ።
20፡- የሺህ አለቆችም ስሞችና ትእዛዛት አለቆች እነዚህ ናቸው፡ ግዳይጃል፥ ኬኤል፥ ሄኤል፥ የተጨመረላቸውም የሺህ አለቃ ስም አስፋ። êl: የግዛቱም ዘመን አልፎአል።

ምዕራፍ 83

1፤ አሁንም፥ ልጄ ማቱሳላ፥ ያየሁትን ራእይ ሁሉ በፊትህ እነግራችኋለሁ።
2. ሚስት ከማግባቴ በፊት ሁለት ራእይ አየሁ፣ አንዱም ከሌላይቱ ጋር በጣም የሚመሳሰል ነበር፡ የመጀመሪያው መጻፍ ስማር፡ ሁለተኛውም እናትህን ሳልወስዳት አስፈሪ ራእይ አየሁ። እኔም ስለ እነርሱ ወደ ጌታ ጸለይሁ።
3፡- በአያቴ መላልኤል ቤት አንሥቼ ነበር፥ ሰማዩም ወድቆ ተሸክሞ ወደ ምድር እንደ ወደቀ በራዕይ አይቼ።
4. ወደ ምድርም በወደቀች ጊዜ ምድር በታላቅ ጥልቁ እንደ ተዋጠች አየሁ፥ ተራሮችም በተራሮች ላይ ተንጠልጥለው፥ ኮረብታዎችም በኮረብቶች ላይ ወድቀው፥ ረጃጅም ዛፎች ከግንዱ ሲቀደዱ ወደ ታችም ተወርውረው ሰጠሙ። በጥልቁ ውስጥ.
5፡- በዚያም ጊዜ ቃል በአፌ ውስጥ ወደቀ፥ ድምፄንም ከፍ አድርጌ፡ — ምድር ጠፋች፡ አልሁ።
6፡- አያቴ መላልኤልም ወደ እርሱ አጠገብ ተኝቼ ቀሰቀሰኝ፥ እንዲህም አለኝ፡ — ልጄ ሆይ፥ ለምን እንደዚህ ታለቅሳለህ?
7፡- ያየሁትንም ራእይ ሁሉ ነገርሁት፥ እርሱም እንዲህ አለኝ፡ — ልጄ ሆይ፥ ታላቅ ነገር አይተሃል፥ የሕልምህም ራእይ የኃጢአት ሁሉ ምሥጢር ታላቅ ጊዜ ነው። ምድር፡ ወደ ጥልቁ ሰጥማ በታላቅ ጥፋት ትጠፋለች።
8. አሁንም፥ ልጄ ሆይ፥ ተነሥተህ የክብርን ጌታ ለምኝ፥ አንተ አማኝ ነህና፥ ቅሬታ በምድር ላይ እንዲቀር፥ ምድርንም ሁሉ እንዳያጠፋ።
9. ልጄ ሆይ፥ ይህ ሁሉ ከሰማይ በምድር ላይ ይሆናል፥ በምድርም ላይ ታላቅ ጥፋት ይሆናል።
10፡- ከዚህም በኋላ ተነሥቼ ጸለይሁ፥ ለመንሁም፥ ጸሎቴንም ለዓለም ትውልድ ጻፍሁ፥ ልጄም ማቱሳላ ሆይ፥ ሁሉን አሳይሃለሁ።
11. ወደ ታችም በወጣሁ ጊዜ ሰማዩን፥ ፀሐይም በምሥራቅ ሲወጣ፥ ጨረቃም በምዕራብ ስትጠልቅ፥ ጥቂትም ከዋክብትን፥ ምድርንም ሁሉ፥ አስቀድሞም እንዳወቀው ሁሉን አየሁ። ያን ጊዜ የፍርዱን ጌታ አመሰገንኩት አከበርኩትም ምክንያቱም ፀሐይን ከምስራቅ መስኮት አውጥቶታልና ወጥቶም በሰማይ ፊት ተነሥቶ ተነሥቶ የሚታየውን መንገድ ቀጠለ። .

ምዕራፍ 84

1. በጽድቅም እጆቼን አንሥቼ ቅዱሱንና ታላቁን ባረኩ በአፌ እስትንፋስ እና በሥጋ ምላስ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሥጋ ልጆች በፈጠራቸው ምላስ ተናገርሁ። በእርሱ ተናገሩ፤ በእርሱም ይናገሩበት ዘንድ እስትንፋስንና ምላስን አፍንም ሰጣቸው።
2. አቤቱ፥ ንጉሥ ሆይ፥ በታላቅነትህ ታላቅና ኃያል፥ የሰማይ ፍጥረት ሁሉ ጌታ፥ የነገሥታት ንጉሥና የዓለም ሁሉ አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ኃይልህና ንግሥናህም ታላቅነትህም ለዘለዓለም ይኖራል፤ ግዛትህም ለትውልድ ሁሉ ይኖራል። ሰማያትም ሁሉ ለዘላለም ዙፋንህ ናቸው ምድርም ሁሉ ለዘላለም የእግርህ መረገጫ ነው።
3. አንተ ሠርተሃልና አንተም ሁሉን ገዝተሃልና፥ የሚከብድህም ነገር የለምና፤ ጥበብ ከዙፋንህ ስፍራ አትለይም ከፊትህም አትራቅ። አንተም ሁሉንም ነገር ታውቅና ታያለህ ትሰማለህም፤ ከአንተም የተሰወረ ምንም ነገር የለም አንተ ሁሉን ታያለህና።
4. አሁንም የሰማያትህ መላእክት በደለኛ ናቸው፥ በሰውም ሥጋ ላይ ቍጣህ እስከ ታላቁ የፍርድ ቀን ድረስ ይኖራል።
5. አሁንም፥ አቤቱ፥ አቤቱ፥ ጌታ ሆይ፥ ታላቅ ንጉሥ ሆይ፥ ጸሎቴን ትፈጽም ዘንድ፥ በምድር ላይ ዘርን ትተውልኝ፥ የሰውንም ሥጋ ሁሉ እንዳታጠፋት፥ ምድርንም የሚኖርባት እንዳትሆን እለምንሃለሁ እለምንሃለሁም። ዘላለማዊ ጥፋት መሆን አለበት።
6. አሁንም ጌታዬ ቍጣህን ያነሣሣውን ሥጋ ከምድር ላይ አጥፊው ነገር ግን የጽድቅና የቅንነት ሥጋ ለዘላለም ዘር እንደ ተክል አቆመው አቤቱ ከባሪያህ ጸሎት ፊትህን አትሰውር። .

ምዕራፍ 85

1. ከዚህም በኋላ ሌላ ሕልም አየሁ፥ ልጄም ሆይ፥ ሕልሙን ሁሉ አሳይሃለሁ።
2፡ ሄኖክም ድምፁን ከፍ አድርጎ ለልጁ ማቱሳላን፡ - ልጄ ሆይ፥ ለአንተ እናገራለሁ፤ ቃሌን ስማ፤ ጆሮህን ወደ አባትህ ሕልም አዘንብል አለው።
3. እናትህን ኤድናን ሳልወስዳት በአልጋዬ ላይ በራእይ አየሁ፥ እነሆም በሬ ከምድር ወጣ፥ ወይፈኑም ነጭ ነበረ። አንዲት ጊደርም ወጣች፥ ከዚህችም ጋር ሁለት ወይፈኖች ወጡ፥ አንዱ ጥቁር አንዲቱም ቀይ።

4. ጥቁሩም በሬ ቀዩን ወጋው፥ በምድርም ላይ አሳደደው፥ ከዚያም በኋላ ያ ቀዩን ወይፈን ማየት አቃተኝ።
5፡- ጥቁሩም ወይፈን አደገ ያቺም ጊደር ከእርሱ ጋር ሄደች፥ ከእርሱም ከሚመስለው ብዙ በሬዎች ወጥተው ሲከተሉት አየሁ።
6. ያቺ ፊተኛይቱ ላም ቀዩን ለመፈለግ ከፊተኛው በሬ ፊት ሄዳ አላገኘችውም፥ በታላቅ ልቅሶም አለቀሰችው ፈለገችውም።
7. ፊተኛውም ወይፈን ወደ እርስዋ እስኪመጣ ድረስ አየሁ፥ ጸጥም አላላትም፤ ከዚያችም ጊዜ ጀምሮ ወደ ፊት አታልቅስም።
8፡- ከዚህም በኋላ ሌላ ነጭ ወይፈን ወለደች፥ ከእርሱም በኋላ ብዙ ወይፈኖችና ጥቁሮች ላሞች ወለደች።
9. እኔም በእንቅልፍዬ አየሁ፥ ነጭም ወይፈን እንዲሁ አድጎ ትልቅ ነጭ ወይፈን ሆነ፥ ከእርሱም ዘንድ ብዙ ነጭ ወይፈኖች ወጡ፥ እርሱንም ይመስሉ ነበር። እነርሱም የሚመስሉ ብዙ ነጫጭ ወይፈኖች አንዱ ሌላውን እየተከተለ ብዙዎችንም ይወልዱ ጀመር።

ምዕራፍ 86

1፡- ደግሞም ተኝቼ በዓይኖቼ አየሁ፥ ሰማይንም በላይ አየሁ፥ እነሆም፥ ኮከብ ከሰማይ ወደቀ፥ ተነሥቶም በእነዚያ በሬዎች መካከል በላ፥ አሰማም።
2.ከዚያም በኋላ ትላልቅና ጥቁሮች በሬዎች አየሁ፥ እነሆም፥ ሁሉም ጎተራአቸውንና መሰማሪያቸውን ከብቶቻቸውንም ለወጡ፥ እርስ በርሳቸውም ይኖሩ ጀመር።
3፡- ደግሞም በራእዩ አየሁ፥ ወደ ሰማይም አየሁ፥ እነሆም፥ ብዙ ከዋክብት ሲወርዱ አየሁ፥ ከሰማይም ወደ መጀመሪያው ኮከብ ሲጣሉ አየሁ፥ በከብቶችም መካከል ወይፈኖች ሆኑ ከእነርሱም ጋር ተሰማሩ።
4፡- ተመለከትኳቸውም፥ አየሁም፥ እነሆም፥ ሁሉም እንደ ፈረስ ያላቸውን ብልቶቻቸውን አወጡ፥ የበሬዎችንም ላሞች ይሸፍኑ ጀመር፥ ሁሉም ፀነሰሱ፥ ዝሆኑን፣ ግመሎችንና አህዮችን ወለዱ።
5፡- በሬዎችም ሁሉ ፈሩአቸው፥ ፈሩአቸውም፥ በጥርሳቸውም ነክሰው ይበላሉ በቀንዳቸውም ይወጉ ጀመር።
6. ደግሞም እነዚያን በሬዎች ሊበሉ ጀመሩ። እነሆም የምድር ልጆች ሁሉ መንቀጥቀጥና መንቀጥቀጥ ከእነርሱም መሸሽ ጀመሩ።

ምዕራፍ 87

1. ዳግመኛም እንዴት እርስ በርሳቸው መወቃቀስ እና መበላላት እንደ ጀመሩ አየሁ፣ እናም ምድር በታላቅ ድምፅ ትጮኽ ጀመር።
2፡- ደግሞም ዓይኖቼን ወደ ሰማይ አነሣሁ፥ በራእዩም አየሁ፥ እነሆም፥ ነጮች የሚመስሉ ነፍሳት ከሰማይ ወጡ፥ አራቱም ከዚያ ስፍራ ወጡ፥ ሦስቱም ከእነርሱ ጋር ወጡ።
3. እነዚያም ኋለኞች የወጡት ሦስቱ በእጄ ያዙኝ ከምድርም ትውልዶች ርቀው ወሰዱኝ፥ ከፍ ባለ ቦታም አሳደጉኝ፥ ከምድርም በላይ ከፍ ያለ ግንብ አሳዩኝ፥ ሁሉንምም አሳዩኝ። ኮረብቶቹ ዝቅተኛ ነበሩ.
4. አንዱም፡- በዝሆኖች፣ በግመሎችና በአህዮች፣ በከዋክብትም፣ በበሬዎችም፣ በሁሉም ላይ የሚደርሰውን ሁሉ እስክታይ ድረስ በዚህ ተቀመጥ አለኝ።

ምዕራፍ 88

1. ከአራቱም አስቀድሞ ከወጡት አንዱን አየሁ፥ የመጀመሪያውንም ኮከብ ከሰማይ የወደቀውን ይዞ እጁንና እግሩን አስሮ ወደ ጥልቁ ጣለው፤ ገደሉም ጠባብና ጥልቅ ነበረ፥ ጥልቅም ነበረ። አስፈሪ እና ጨለማ.
2፡- ከእነርሱም አንዱ ሰይፍ መዘዘ፥ ለእነዚያም ዝሆኖችና ግመሎች አህዮችም ሰጣቸው፥ እርስ በርሳቸውም ይጣሉ ጀመር፥ ምድርም ሁሉ ከእነርሱ የተነሣ ተናወጠች።
3፡- በራእይም አየሁ፥ እነሆ፥ ከአራቱ አንዱ ከወጡት አንዱ ከሰማይ ወግሮአቸው፥ ብልቶቻቸውም እንደ ፈረሶች ያሉባቸውን ታላላቆች ከዋክብት ሁሉ ሰበሰበ፥ ሁሉንም እጃቸውንና እግራቸውን አሰራቸው። ,እና ወደ ምድር ጥልቁ ጣላቸው.

ምዕራፍ 89

1. ከአራቱም አንዱ ወደዚያ ወደ ነጭ ወይፈን ቀርቦ ሳይፈራ በስውር አስተማረው፤ በሬ ተወልዶ ሰው ሆነ፥ ታላቅ ዕቃም ሠርቶ በላዩ ተቀመጠ። በዚያም ዕቃ ውስጥ ሦስት ወይፈኖች ከእርሱ ጋር ተቀመጡ፥ ተሸፍነውም ነበር።
2. ዳግመኛም ዓይኖቼን ወደ ሰማይ አንሥቼ ከፍ ያለ ጣራ አየሁ፣ በላዩም ሰባት የውሃ ፈሳሾች ነበሩት፣ እናም ወንዞቹ በብዙ ውሃ ወደ ግቢ ውስጥ ፈሰሰ።
3.ደግሞም አየሁ፣ እናም በዚያ ታላቅ ቅጥር ግቢ ላይ ምንጮች ተከፍተው ነበር፣ እናም ውሃው ማበጥ እና ወደ ላይ መውጣት ጀመረ፣ እናም ያ ግቢው ሁሉ በውሃ ተሸፍኖ እስኪያልቅ ድረስ አየሁ።
4. ውኃውም ጨለማውም ጭጋግም በላዩ በዛ። እናም የዚያን ውሃ ከፍታ ስመለከት፣ ያ ውሃ ከግቢው ከፍታ በላይ ከፍ ብሏል፣ እናም በዚያ ግቢ ላይ እየፈሰሰ ነበር፣ እናም በምድር ላይ ቆመ።
5. በዚያም ውኃ ውስጥ እንዴት እንደ ሰምጠው እንደ ተዋጡና እንደ ጠፉ እስካየሁ ድረስ የዚያ ግቢው ከብት ሁሉ ተሰበሰቡ።
6፡- ያ ዕቃ ግን በውኃ ላይ ተንሳፈፈች፥ በሬዎችና ዝሆኖችም ግመሎችም አህዮችም ከእንስሳት ሁሉ ጋር ወደ ታች ሰምጠው ከዚያ በኋላ ላያቸው አልቻልኩም፥ ማምለጥም አልቻሉም፥ ጠፉና ሰመጡም። ወደ ጥልቁ.
7. ዳግመኛም በራእዩ አየሁ እነዚያ የውኃ ጅረቶች ከረጅም ጣሪያ ላይ እስኪወገዱ ድረስ የምድርም ገደል ተስተካክሎ ሌሎችም ጥልቁ እስኪከፈት ድረስ።
8. ምድርም እስክትታይ ድረስ ውኃው ወደ እነዚህ ይወርድ ጀመር። ነገር ግን ያ ዕቃ በምድር ላይ ተቀመጠች ጨለማውም ፈቀቅ አለ ብርሃንም ታየ።
9፡- ሰውም የሆነው ነጩ ወይፈን ከዚያ ዕቃ ወጣ፥ ሦስቱም ወይፈኖች ከእርሱ ጋር ነበሩ፥ ከሦስቱም አንዱ እንደዚያ ወይፈን ነጭ ነበረ፥ አንዱም እንደ ደም ቀይ፥ አንዱም ጥቁር ነበረ፥ ነጩ በሬ ከእነርሱ ተለየ።

10-27. ከኖህ ሞት እስከ ዘጸአት ድረስ።

10፡- የዱር አራዊትንና አእዋፍን ማፍራት ጀመሩ፥ የተለያዩ ዝርያዎችም ተፈጠሩ፤ አንበሶች፣ ነብሮች፣ ተኩላዎች፣ ውሾች፣ ጅቦች፣ አሳማዎች፣ ቀበሮዎች፣ ጊንጦች፣ እሪያዎች፣ ጭልፊት፣ ጥንብ አንሳዎች፣ ንስር፣ ንስር ቁራዎች; ከመካከላቸውም ነጭ ወይፈን ተወለደ።
11.እርስ በርሳቸውም ይነካከሱ ጀመር;ነገር ግን ያ በመካከላቸው የተወለደው ነጭ ወይፈን የሜዳ አህያና ከእርሱ ጋር አንድ ነጭ ወይፈን ወለደ፤ የሜዳ አህዮችም በዙ።
12.ከእርሱ የተወለደ በሬ ግን ጥቁር ከርከስ እና ነጭ በግ ወለደ; ፊተኛውም ብዙ አሳማዎችን ወለደ፥ ያ በግ ግን አሥራ ሁለት በጎችን ወለደ።
13. አሥራ ሁለቱ በጎችም ባደጉ ጊዜ አንዱን ለአህዮች ሰጡአቸው፥ አህዮቹም ያን በግ ለተኵላዎች ሰጡ፥ ያ በግም በተኵላዎች መካከል አደገ።
14፡- እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር እንዲቀመጡ ከእርሱም ጋር በተኵላዎች እንዲሰማሩ አሥራ አንዱን በጎች አመጣ፤ በዙም፥ ብዙም የበግ መንጋ ሆኑ።
15. ተኵላዎችም ይፈሩአቸው ጀመር፥ ሕፃናቶቻቸውንም እስኪያጠፉ ድረስ አስጨነቁአቸው፥ ልጆቻቸውንም በብዙ ውኃ ወንዝ ውስጥ እስኪጥሉ ድረስ አስጨነቁአቸው፤ እነዚያም በጎች ስለ ታናናሾቻቸው ማልቀስና ማጉረምረም ጀመሩ። ወደ ጌታቸው።
16. ከተኵላዎችም የዳኑ በግ ሸሽታ ወደ ዱር አህዮች ሸሸች፤ በጎቹም ሲያዝኑና ሲጮሁ አየሁ፥ ጌታቸውንም በሙሉ ኃይላቸው ሲማጸኑ አየሁ፥ የበጎቹም ጌታ ከበጎቹ ድምፅ የተነሣ ወረደና ወደ እነርሱ መጥቶ እስኪሰማራ ድረስ።
17. ከተኵላዎችም ያመለጡትን በጎች ጠርቶ በጎቹን እንዳይነኩ ይገሥጻቸው ስለ ተኩላዎች ተናገረ።
18፡- በጎቹም እንደ እግዚአብሔር ቃል ወደ ተኩላዎች ሄዱ፥ ሌላም በግ አግኝቶ ከእርሱ ጋር ሄደ፥ ሁለቱም ሄደው ወደ እነዚያ የተኵላዎች ማኅበር ገቡ፥ ተነጋገሩአቸውም፥ አልገሠጹአቸውምም። ከአሁን ጀምሮ በጎቹን ይንኩ.
19. በዚያን ጊዜም ተኩላዎች በጎቹን በፍጹም ኃይላቸው እጅግ እንዳስጨቁኑ አየሁ። በጎቹም ጮኹ።
20. እግዚአብሔርም ወደ በጎች መጣ እነዚያንም ተኵላዎች መቱአቸው፥ ተኵላዎችም ማልቀስ ጀመሩ፥ እነዚያም ተኵላዎች ዋይ ዋይ እያሉ ማልቀስ ጀመሩ። በጎቹ ግን ጸጥ አሉና ወዲያው መጮህ ተዉ።
21. በጎቹንም ከተኵላዎች መካከል እስኪወጡ ድረስ አየሁ። ነገር ግን የተኩላዎች ዓይኖች ታውረዋል፥ እነዚያም ተኩላዎች በሙሉ ኃይላቸው በጎቹን ለማሳደድ ሄዱ።
22፡- የበጎቹም ጌታ አለቃቸው ሆኖ ከእነርሱ ጋር ሄደ፥ በጎቹም ሁሉ ተከተሉት፥ ፊቱም የሚያብረቀርቅ ክቡርም ያይም አስፈሪ ነበረ።
23.ተኩላዎቹ ግን እነዚያን በጎች ወደ ውኃ ባሕር እስኪደርሱ ድረስ ያሳድዷቸው ጀመር።
24. ባሕሩም ተከፈለ፤ ውሃውም በዚህና በዚያ በፊታቸው ቆመ፤ ጌታቸውም መራቸው፤ በነሱና በተኩላዎችም መካከል አቆመ።
25.እነዚያም ተኵላዎች በጎቹን ገና ባላዩ ጊዜ፥ ወደዚያ ባሕር መካከል ገቡ፥ ተኩላዎቹም በጎቹን ተከተሉአቸው፥ እነዚያም ተኵላዎች በኋላቸው ወደዚያ ባሕር ሮጡ።
26.የበጎቹንም ጌታ ባዩ ጊዜ በፊቱ ይሸሹ ዘንድ ዘወር አሉ፤ ነገር ግን ያ ባሕር ተሰብስቦ እንደ ተፈጠረ ሆነ፥ ውኃውም አብጦ እነዚያን ተኵላዎች እስኪሸፍን ድረስ ተነሣ።
27.እነዚያንም በጎች የሚያሳድዱ ተኩላዎች ሁሉ ጠፍተው እስኪሞቱ ድረስ አየሁ።

28-40 እስራኤል በምድረ በዳ፣ ሕግ መስጠት፣ ፍልስጤም መግባት።

28. በጎቹ ግን ከዚያ ውኃ አምልጠው ውሃና ሣር ወደሌለበት ወደ ምድረ በዳ ሄዱ። ዓይኖቻቸውንም ይከፈቱና ያዩ ጀመር; የበጎቹንም ጌታ ሲያሰማራቸው ውሃና ሣር ሲሰጣቸው ያቺም በጎች ሄዶ ሲመራቸው አየሁ።
29.በጎቹም ወደዚያ ከፍ ወዳለው ዓለት ጫፍ ወጡ፥ የበጎቹም ጌታ ወደ እነርሱ ላከው።
30. ከዚህም በኋላ የበጎቹን ጌታ በፊታቸው ቆሞ አየሁ፥ መልኩም ታላቅና የሚያስፈራ ግርማም ነበረ፥ እነዚያም በጎች ሁሉ አይተውት በፊቱ ፈሩ።
31. ሁሉም ከእርሱ የተነሣ ፈሩ ደነገጡም፥ ከእነርሱም ጋር ለነበሩት በጎች፡ — በጌታችን ፊት መቆምም ሆነ ልንመለከተው አንችልም፡ ብለው ጮኹ።
32.ደግሞም የመራቸው በጎች ወደ ዓለቱ ጫፍ ወጡ፥ በጎቹ ግን መታወሩና ካሳያቸው መንገድ ይንከራተቱ ጀመር፥ ነገር ግን በጎቹ ይህን አላወቁም።
33.የበጎቹም ጌታ በእነርሱ ላይ እጅግ ተቈጣ፥ በጎቹም ገለጡት፥ ከዓለቱም ጫፍ ወረደ፥ ወደ በጎቹም ደረሰ፥ ከእነርሱም የሚበዙት ታውረው ወድቀው አገኛቸው።
34. ባዩትም ጊዜ በፊቱ ፈሩ ተንቀጠቀጡም ወደ እጥፋቸውም ሊመለሱ ፈለጉ።
35.ያውም በግ ሌሎችን በጎች ከእርሱ ጋር ወሰደ፥ ወደ እነዚያም የወደቁትን በጎች ቀርቦ ያርዳቸው ጀመር። ፴፮ እናም በጎቹ መገኘቱን ፈሩ፣ እናም እናም በጎቹ የጠፉትን በጎች መልሰው አመጡ፣ እናም ወደ በጋራቸው ተመለሱ።
36.በግም ሰው ሆኖ ለበጎቹ ጌታ ቤትን እስኪሠራ ድረስ በዚህ ራእይ አየሁ፥ በጎቹንም ሁሉ በዚያ ቤት አኖረ።
37. ያቺንም በጎች ያገኘችው ይህች በግ የመራትዋን እስክትተኛ ድረስ አየሁ፤ ታላላቆቹም በጎች ሁሉ ጠፍተው ታናናሾች በሥፍራቸው ተነሥተው እስኪሰማሩ ድረስ አየሁ፥ ወደ መስክም መጡ፥ ወደ ውኃም ወንዝ ቀረቡ።
38. በዚያን ጊዜ አለቃቸው ሰው የሆነው ያ በግ ከእነርሱ ፈቀቅ አለና አንቀላፋ፥ በጎቹም ሁሉ ፈልገው በታላቅ ልቅሶ አለቀሱበት።
39. እኔም ስለዚያ በግ ማልቀስ ትተው የውኃውን ወንዝ እስኪሻገሩ ድረስ አየሁ፥ ሁለቱ በጎችም በመራቸው ቦታ መሪ ሆነው ተነሥተው አንቀላፉ።
40. በጎቹም ወደ መልካም ስፍራና ወደ ተማረችና ወደ ከበረች ምድር እስኪደርሱ ድረስ አየሁ፥ እነዚያም በጎች እስኪጠግቡ ድረስ አየሁ። ያም ቤት በመልካሙ ምድር በመካከላቸው ቆመ።

41-50 ከዘመነ መሳፍንት እስከ ቤተ መቅደሱ ግንባታ ድረስ።

41. ሌላም በግ ተነሥቶ መርቷቸው ሁሉንም እስኪያመጣ ድረስ ዓይኖቻቸው ተከፈቱ አንዳንዴምታወሩ።

42. የበጎቹም ጌታ ሌላ በግ ከመካከላቸው እስኪያስነሣላቸው ድረስ እነዚያንም በጎች ውሾችና ቀበሮዎች የዱር አሳማዎችም ይበሏቸው ጀመር።

43. አውራውም በግ እነዚያን ውሾችና ቀበሮዎች አሳማዎችም ሁሉን እስኪያጠፋቸው ድረስ በዚያ ወጋቸው።

44. ዓይኖቹም የተከፈቱት በጉ በበጎች መካከል ያለውን ክብሩን ጥሎ እነዚያን በጎች ወጋቸውና ረገጣቸውና ከበጎች መካከል ያለውን በግ አዩት።

45. የበጎቹም ጌታ በጉን ወደ ሌላ ጠቦት ልኮ ክብሩን በተወው በግ ፈንታ በግ እና የበግ መሪ አድርጎ አስነሣው።

46. ወደ እርስዋም ሄዳ ለብቻው ተናገረው፥ በግም አስነሣው፥ የበጎቹም አለቃና አለቃ አደረገው። ነገር ግን በዚህ ሁሉ ጊዜ እነዚያ ውሾች በጎቹን ያስጨቁኗቸው ነበር።

47. ፊተኛውም አውራ በግ ሁለተኛውን በግ አሳደደው፥ ሁለተኛውም አውራ በግ ተነሥቶ ከፊቱ ሸሸ። ውሾቹም የመጀመሪያውን አውራ በግ እስኪጎትቱ ድረስ አየሁ።

48. ሁለተኛውም በግ ተነሥቶ በጎቹን መራ።

49. እነዚያም በጎች አደጉና ተበዙ; ነገር ግን ውሾችና ቀበሮዎች የዱር አሳማዎችም ሁሉ ፈርተው ሸሹ፥ አውራውም በግ አውሬውን እየደበደበ ገደለ፥ እነዚያም አራዊት በበጎቹ መካከል ምንም ሥልጣን አልነበራቸውም፥ ከዚያም በኋላ ምንም አልዘረፉም። አውራውም በግ ብዙ በጎች ወለደ አንቀላፋም። በስፍራው ታናሽ በግ ሆነች፥ የእነዚያም በጎች አለቃና መሪ ሆነች።

50፡- ያም ቤት ታላቅና ሰፊ ሆነ፥ ለእነዚያም በጎች ተሠራ፤ ለበጎቹም ጌታ በቤቱ ላይ ከፍ ያለና ታላቅ ግንብ ተሠራ፥ ያም ቤት ዝቅተኛ ነበረ፥ ግንቡ ከፍ ከፍ ከፍም አለ። የበጎቹም ጌታ በዚያ ግንብ ላይ ቆሞ የሞላ ገበታ በፊቱ አቀረቡ።

51-67። ሁለቱ የእስራኤል እና የይሁዳ መንግስታት፣ ለኢየሩሳሌም ጥፋት።

51. ፴፰ እናም እንደገና እነዚያን በጎች በድጋሚ ሲሳሳቱ እና በብዙ መንገድ ሲሄዱ አየሁ፣ እናም ቤታቸውን ትተው ነበር፣ እናም የበጎቹ ጌታ ከበጎቹ መካከል ጥቂቶቹን ጠርቶ ወደ በጎቹ ላካቸው፣ ነገር ግን በጎቹ ይገድሏቸው ጀመር።

52. ከእነርሱም አንዱ ዳነ አልተገደለም፥ ፈጥኖም በበጎቹ ላይ ጮኸች። ሊገድሉትም ፈለጉ፣ ነገር ግን የበጎቹ ጌታ ከበጎቹ አዳነው፣ እናም ወደ እኔ አመጣው፣ እናም በዚያ አኖረው።

53. እንዲመሰክሩላቸውና ስለ እነርሱ እንዲያዝኑ ብዙ ሌሎች በጎችን ላከ።

54. ከዚያም በኋላ የእግዚአብሔርን ቤትና ግንቡን በተዉ ጊዜ ፈጽመው ወደቁ ዓይኖቻቸውም ታውረዋል፥ አየሁም። የበጎቹንም ጌታ እነዚያ በጎች ያረዱትን እና ቦታውን እስኪከዱ ድረስ በመካከላቸው በመንጎቻቸው ውስጥ ብዙ መታረድ እንዳደረገ አየሁ።

55. ለአንበሳና ለነብሮች ለተኵላም ለጅብም ለቀበሮዎችም ለአራዊትም ሁሉ አሳልፎ ሰጣቸው፥ እነዚያም አራዊት እነዚያን በጎች ይቀጠቅጡ ጀመር።

56. ቤቱንና ግንባቸውን ትቶ ሊቀድዳቸውና ሊበላአቸው በአራዊትም ሁሉ እጅ ሁሉንም ለአንበሶች እጅ አሳልፎ እንደሰጣቸው አየሁ።

57. እናም በሙሉ ሀይሌ ጮክ ብዬ መጮህ ጀመርኩ እና ወደ በጎቹ ጌታ ለመለመን እና በአውሬዎች ሁሉ የበሉትን በጎች በተመለከተ ለእርሱ እወክል ነበር።

58. እርሱ ግን ባየ ጊዜ ሳይነቃነቅ ቀረ፥ ስለ ተበሉና ስለ መዋጡና ስለ ተዘረፉ ደስ አለው፥ በአራዊትም ሁሉ እጅ እንዲበሉ ተወ።

59. ሰባ እረኞችንም ጠርቶ እንዲሰማሩአቸው እነዚያን በጎች ወደ እነርሱ ጣላቸው፤ ለእረኞቹና ለባልንጀሮቻቸውም እንዲህ አላቸው፡ — ከእናንተ እያንዳንዱ በጎቹን ይጠብቅ፤ እናንተም እንድታደርጉት የማዝዝህን ሁሉ ከዚህ በኋላ ይጠብቅ። አንተ።

60. የተቈጠሩትንም ለእናንተ አሳልፌ እሰጣችኋለሁ፥ ከመካከላቸውም የሚጠፋውን እነግራችኋለሁ እናንተም ታጠፉአቸው። ” እነዚህንም በጎች አሳልፎ ሰጣቸው።

61. ሌላውንም ጠርቶ እንዲህ አለው፡ — እረኞቹ በእነዚያ በጎች ላይ የሚያደርጉትን ሁሉ ተመልከት፥ ካዘዝኋቸውም የበለጠ ያጠፉሉና።

62. እና በእረኞቹ በኩል የሚደርሰው ትርፍ እና ጥፋት፣ በእኔ ትዕዛዝ ስንቱን እንደሚያጠፉ፣ እና ስንቱን በራሳቸው አሳብ እንደሚያጠፉ ይመዝግቡ። በእያንዳንዱ እረኛ የሚያደርሰውን ጥፋት ሁሉ ይመዝግቡ።

63. በእነርሱም ላይ ምስክር ይሆን ዘንድ፥ የእረኞችንም ሥራ ሁሉ እንዳውቅ፥ ምን ያህል እንደሚያጠፉ፥ ስንትንም ለጥፋት አሳልፈው እንደሚሰጡ በፊቴ በቍጥር አንብብ። ባዘዝኳቸው ትእዛዝ ቢጠበቁም ባይኖሩም አድርግ።

64. ነገር ግን አያውቁትም፥ አትነግራቸውም አትገሥጻቸውም ነገር ግን እረኞች እያንዳንዳቸው በጊዜው ያደረሱትን ጥፋት ሁሉ በእያንዳንዱ ሰው ላይ ብቻ መዝገብ እና ሁሉንም በፊቴ ያኖራሉ።

65. እነዚያም እረኞች በጊዜያቸው እስኪሰማሩ ድረስ አየሁ፣ እናም ከታዘዙት በላይ ማረድ እና ማጥፋት ጀመሩ፣ እናም እነዚያን በጎች በአንበሶች እጅ አሳልፈው ሰጡ።

66. አንበሶችና ነብሮችም በሉ፥ ከበጎቹም የሚበዙትን በሉ፥ ከርከኞችም ጋር በላ። ግንብ አቃጥለው ያንን ቤት አፈረሱት።

67. በዚያም ግንብ እጅግ አዘንኩ፤ ምክንያቱም የበጉ ቤት ስለ ፈረሰ፣ እና ከዚያ በኋላ እነዚያ በጎች ወደዚያ ቤት እንደገቡ ለማየት አልቻልኩም።

68-71. የመላእክት ገዢዎች የመጀመሪያ ጊዜ - ከኢየሩሳሌም ጥፋት እስከ ምርኮ መመለስ።

68. እረኞቹና ባልንጀሮቻቸውም እነዚያን በጎች እንዲበሉ ለአውሬው ሁሉ አሳልፈው ሰጡአቸው፥ እያንዳንዱም በጊዜው የተወሰነ ቍጥር ተቀበለ፤ ከእነርሱም ስንቶቹ እያንዳንዳቸው በመጽሐፍ ተጽፎ ነበር። አጠፋቸው።

69. እያንዳንዱም ከተወሰነው የበዙትን ገደለ አጠፋም። እኔም ስለ እነዚያ በጎች ማልቀስ እና ማዘን ጀመርሁ።

70. እንዲሁም በራእዩ የጻፈው ሰው በእረኞቹ የሚጠፉትን ሁሉ ዕለት ዕለት እንዴት እንደጻፈ

አየሁ እና አንሥቶ አስቀምጦ መጽሐፉን ሁሉ ለበጎቹ ጌታ አሳየ። - ያደረጉትን ሁሉ፥ እያንዳንዳቸውም ያጠፉትን፥ ለጥፋትም አሳልፈው የሰጡትን ሁሉ።
71. መጽሐፉም በበጎቹ ጌታ ፊት ተነበበ፤ መጽሐፉንም ከእጁ ወስዶ አነበበው፤ አትሞም አኖረውም።

72-77. ሁለተኛ ጊዜ - ከቂሮስ ዘመን ጀምሮ እስከ ታላቁ እስክንድር ድረስ።

72. ወዲያውም እረኞቹ ለአሥራ ሁለት ሰዓት ያህል ሲሰማሩ አየሁ፥ እነሆም፥ ከእነዚህ በጎች ሦስቱ ወደ ኋላ ተመልሰው መጥተው ከዚያ ቤት የወደቀውን ሁሉ ያነጹ ጀመር። ነገር ግን የዱር አሳማዎች ሊያደናቅፏቸው ቢሞክሩም አልቻሉም።
73. እንደ ገናም እንደ ቀድሞው መሥራት ጀመሩ፥ ያንንም ግንብ አቆሙ፥ የከፍታውም ግንብ ተባለ። ዳግመኛም በማማው ፊት ጠረጴዛ ያኖሩ ጀመር፤ በላዩ ላይ ያለውም እንጀራ ሁሉ የረከሰ እንጂ ንጹሕ አልነበረም።
74.ስለዚህም ሁሉ የበጎቹ ዓይን እንዳያዩ የእረኞችም ዓይኖች ታውረዋል፤ ለጥፋትም ብዙ ለእረኞቻቸው አሳልፈው ሰጡአቸው፥ በጎቹንም በእግራቸው ረግጠው በሉአቸው።
75. የበጎቹም ጌታ በጎቹ ሁሉ በእርሻ ላይ እስኪበተኑና ከእነርሱ ጋር እስኪቀላቀሉ ድረስ ሳይነቃነቅ ተቀመጠ፥ ከአራዊትም እጅ አላዳናቸውም።
76. መጽሐፉንም የጻፈው ይህ መጽሐፉን አንሥቶ አሳየው በበጎቹም ጌታ ፊት አነበበው ስለ እነርሱም ለመነ፥ የእረኞችንም ሥራ ሁሉ እንዳሳየው ስለ እነርሱ ለመነ። በእረኞቹም ሁሉ ላይ በፊቱ መሰከረ።
77. መጽሃፉንም ወሰደ በአጠገቡም አኖረው ሄደ።

ምዕራፍ 90

1-5. ሦስተኛው ጊዜ - ከታላቁ አሌክሳንደር እስከ ግራኢኮ-ሶሪያ የበላይነት።

1.እንዲሁም ሠላሳ አምስት እረኞች በጎቹን ሲያሰማሩ አየሁ፥ እንደ ፊተኞችም ጊዜያቸውን ለብቻቸው ፈጽመዋል። ሌሎችም በየጊዜያቸው ያሰማሩአቸው ዘንድ በእጃቸው ወሰዱአቸው፤ እያንዳንዱ በራሱ ጊዜ እረኛ ነበር።
2. ከዚህም በኋላ በራእይዬ የሰማይ ወፎች ሁሉ፣ ንስር፣ አሞራዎች፣ ጥንብ አንጣዎች፣ ቁራዎች ሲመጡ አየሁ። ነገር ግን ንስሮች ወፎችን ሁሉ መሩ; እነዚያንም በጎች ይበሉአቸው ዓይኖቻቸውንም አነሡ ሥጋቸውንም ይበሉ ጀመር።
3. በጎቹም ሥጋቸውን በወፎች ስለ ተበላ ጮኹ፤ እኔም ተኝቼ በጎቹን ስለሚሰማራ እረኛ ተመለከትሁ።
4፡- እኔም አየሁ፥ እነዚያም በጎች ውሾችና ንሥሮች የላም ጠብታዎች እስኪበሉ ድረስ ሥጋና ቁርበት ወይም ጅማት አልቀረባቸውም አጥንታቸውም እስኪቆም ድረስ አጥንቶቻቸው በምድር ላይ ወድቆ በጎቹም ጥቂት ሆኑ። .
5. ሀያ ሦስቱም የግጦሽ ሥራ ሠርተው በየዘመናቸው አምሳ ስምንት ጊዜ እስኪፈጸሙ ድረስ አየሁ።

6-12 አራተኛው ጊዜ - ከግሬኮ-ሶሪያ የበላይነት እስከ ማካቢያን አመፅ።

6. ነገር ግን እነሆ በጎች በነጮቹ በጎች ተሸክመው ነበር፣ እናም ዓይኖቻቸውን ከፍተው ማየት እና ወደ በጎች መጮኽ ጀመሩ።
7. አዎን፣ ወደ እነርሱ ጮኹ፣ ነገር ግን የሚናገሩትን አልሰሙም፣ ነገር ግን እጅግ ደንቆሮ ነበር፣ እና ዓይኖቻቸው በጣም ታውረዋል ::
8. በራእይም አየሁ፥ ቁራዎቹም በእነዚያ ጠቦቶች ላይ እየበረሩ ከእነዚያም ጠቦቶች አንዱን ወስደው በጎቹን ቆራርጠው እንደ በሉአቸው።
9. ቀንዶችም በበጎች ላይ እስኪወጡ ድረስ አየሁ፥ ቁራዎችም ቀንዳቸውን ሲወረውሩ። ከበጎችም የአንዱ ታላቅ ቀንድ እስኪበቅል ድረስ አየሁ፥ ዓይኖቻቸውም ተከፈቱ።
10፡- አየቻቸውም፥ ዓይኖቻቸውም ተከፈቱ፥ ወደ በጎቹም ጮኸ፥ አውራ በጎችም አይተው ወደ እርሱ ሮጡ።
11. ይህም ሁሉ ሆኖ ንስሮችና አሞራዎች ቁራዎችም ድመቶችም በጎቹን እየቀደዱ በላያቸውም እየበሉ ይበሉ ነበር፤ በጎቹም ዝም አሉ፥ አውራ በጎች ግን እያለቀሱ ጮኹ።
12. እነዚያም ቁራዎች ከእርሱ ጋር ተዋጉ፥ ተዋጉም፥ ቀንዱንም ሊነድፉ ፈለጉ፥ ነገር ግን በእርሱ ላይ ሥልጣን አልነበራቸውም።

13-19። የአሕዛብ የመጨረሻ ጥቃት በአይሁዶች ላይ (13-15 እና 16-18 እጥፍ ድርብ የሆኑበት)።

13፡- እረኞችና አሞራዎችም እነዚያም አሞራዎችና ጥንብ አንሳዎች እስኪመጡ ድረስ አየሁ፥ ቁራዎቹንም የዚያን በግ ቀንድ ይሰብሩ ዘንድ ጮኹ፥ ተዋጉም ከእርሱም ጋር ተዋጋ፥ ከእነርሱም ጋር ተዋጋ፥ እንዲህም ሲል ጮኸ። እርዳታ ሊመጣ ይችላል.
14. እኔም አየሁ፥ የእረኞችንም ስም የጻፈ ወደ በጎቹም ጌታ ፊት ያነሣው ሰው መጥቶ ረድቶት ሁሉን እስኪያሳየው ድረስ፥ ለዚያ በግ እርዳታ ወረደ።
15፡- የበጎቹም ጌታ በቍጣ ወደ እነርሱ እስኪመጣ ድረስ አየሁ፥ ያዩትም ሁሉ ሸሹ፥ ሁሉም በፊቱ ወደ ጥላው ወደቁ።
16. ንስር ሁሉ፣ አሞራዎች፣ ቁራዎች፣ ላሞችም ሁሉ ተሰበሰቡ፤ የሜዳውም በጎች ሁሉ ከእነርሱ ጋር መጡ፤ አዎን፣ ሁሉም ተሰብስበው የዚያን በግ ቀንድ ሰበሩ።
17. እነዚያም አሥራ ሁለቱ የመጨረሻዎቹ እረኞች ያደረጉትን ጥፋት የሚናገረውን መጽሐፍ እስኪከፍት ድረስ እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ መጽሐፉን የጻፈውን ያንን ሰው አየሁት፣ እናም ከቀደምቶቻቸው በፊት ከቀደሙት አበው እጅግ የበለጠ እንዳጠፉ አሳይቻለሁ። የበጎች ጌታ።
18፡- የበጎቹም ጌታ ወደ እነርሱ እስኪመጣ ድረስ፥ የቍጣውን በትር በእጁ ያዘ፥ ምድርንም መታ፥ ምድርም ተሰነጠቀች፥ አራዊትም ሁሉ የሰማይም ወፎች ሁሉ ከመካከላቸው ወደቁ፥ አየሁም። እነዚያን በጎች በምድር ላይ ተዋጡ፥ ከደናቸውም።
19፡- ታላቅም ሰይፍ ለበጎቹ እስኪሰጥ ድረስ፥ በጎቹም ለምድር አራዊት ሁሉ ሊገድሏቸው ወጡ፥ አራዊትም የሰማይም ወፎች ሁሉ በፊታቸው ሸሹ።

20-27. የወደቁት መላእክት፣ እረኞች እና ከሃዲዎች ፍርድ።

20. በተወደደችም ምድር ዙፋን እስኪቆም ድረስ አየሁ፥ የበጎችም ጌታ በእርሱ ላይ ተቀምጦ ነበር፥ ሌላውም የታተሙትን መጻሕፍት ወስዶ እነዚያን መጻሕፍት በበጎቹ ጌታ ፊት ከፈተላቸው።

21. እግዚአብሔርም እነዚያን ሰዎች ሰባቱን ፊተኞች ነጮች ጠራቸው፥ መንገድም ከሚመራው ከፊተኛው ኮከብ ጀምሮ፥ ብልቶቻቸው እንደ ፈረስ ያሉ ከዋክብትን ወደ እርሱ ያመጡ ዘንድ አዘዘ፥ ሁሉንም አመጡአቸው። በእርሱ ፊት።

22. ከሰባቱ ነጮች አንዱ የሆነውን በፊቱ የጻፈውን ያንን ሰው እንዲህ አለው፡ — በጎቹን አሳልፌ የሰጠኋቸውን ሰባ እረኞች ውሰድ፥ በራሳቸውም ሥልጣን የወሰዷቸው ከእኔ ይልቅ የገደሉትን አዘዛቸው። "

23. እነሆም፥ ሁሉም ታስረው ነበር፥ አየሁም፥ ሁሉም በፊቱ ቆሙ።

24. ፍርዱም አስቀድሞ በከዋክብት ላይ ተደረገ፥ ፍርድም ደረሰባቸውና ጥፋተኛ ሆነው ተገኙ፥ ወደ ፍርድም ስፍራ ሄዱ፥ እሳትና ነበልባል የሞላበት፥ የእሳት ምሰሶዎችም የሞላባቸው ወደ ጥልቁ ተጣሉ።

25. እነዚያም ሰባ እረኞች ተፈርዶባቸው ጥፋተኛ ሆነው ተገኙ፥ ወደዚያም እሳታማ ገደል ተጣሉ።

26. በዚያን ጊዜም እሳት የሞላበት ጥልቅ በምድር መካከል እንደ ተከፈተ አየሁ፥ እነዚያንም ዕውሮች በጎች አመጡአቸው፥ ሁሉም ተፈርዶባቸው በደለኛ ሆነው ወደዚህም ገደል ተጣሉ፥ በእሳትም አቃጠሉ። ;አሁን ይህ ገደል በዚያ ቤት በስተቀኝ ነበር።

27. እነዚያም በጎች ሲቃጠሉ አጥንቶቻቸውም ሲቃጠል አየሁ።

28-38። አዲሲቱ ኢየሩሳሌም፣ የተረፉት የአሕዛብ መለወጥ፣ የጻድቃን ትንሣኤ፣ መሲሕ።

28. አሮጌውን ቤት እስኪከቱት ድረስ ለማየት ተነሣሁ። ዓምዶቹንም ሁሉ ወሰዱ፥ የቤቱንም ምሰሶችና ጌጥ ሁሉ ከእርሱ ጋር በአንድ ጊዜ ታጥፈው ነበር፥ ወስደውም በምድሪቱ ደቡብ ወዳለው ስፍራ አኖሩት።

29፡- የበጎቹም ጌታ ከፊተኛው የሚበልጥና ከፍ ያለ አዲስ ቤት አምጥቶ ቢራ በተጠቀለለበት በፊተኛው ስፍራ እስኪኖረው ድረስ አየሁ፤ ምሰሶቹም ሁሉ አዲስ ነበሩ ጌጡም አዲስ ነበረ። ከፊተኛው ከፊተኛው የሚበልጥ፥ የወሰዳቸውም በጎች ሁሉ በእርሱ ውስጥ ነበሩ።

30. የቀሩትንም በጎች ሁሉ በምድር ላይ ያሉትን አራዊት ሁሉ የሰማይንም ወፎች ሁሉ ወድቀው እነዚያን በጎች ሲሰግዱላቸውና ሲለምኑአቸውና ሲታዘዙም አየሁ።

31. ከዚህም በኋላ ሦስቱ ነጭን ለብሰው ቀድሞ ያነሣኝ በእጄ ያዙኝ፥ የአውራውም በግ እጅ ያዘኝ፥ አንሥተውም በእነዚያ መካከል አስቀመጡኝ። ፍርዱ ከመፈጸሙ በፊት በግ.

32. እነዚያም በጎች ሁሉ ነጭ ነበሩ፥ ጠጕራቸውም ብዙና ንጹሕ ነበረ።

33. የወደሙትና የተበተኑትም ሁሉ የምድር አራዊትም የሰማይም አእዋፍ ሁሉ በዚያ ቤት ተሰበሰቡ፥ የበጎቹም ጌታ ታላቅ ደስታን ስለ ፈጠረ ሁሉም መልካም ስለ ሆኑና ስለ ተመለሱ ደስ አላቸው። ወደ ቤቱ።

34. ለበጎቹም የተሰጠውን ሰይፍ እስኪያኖሩ ድረስ አየሁ፥ ወደ ቤትም መለሱት፥ በእግዚአብሔርም ፊት ታትሞ ነበር፥ በጎቹም ሁሉ ወደዚያ ቤት ተጠሩ። ነገር ግን አልያዛቸውም።

35. የሁሉም ዓይኖች ተከፈቱ መልካሙንም አዩ፥ የማያይም አንድ ስንኳ አልነበረም።

36. እኔም ያ ቤት ትልቅና ሰፊና ሞልቶ እንደ ሆነ አየሁ።

37. እኔም ነጭ ወይፈን እንደ ተወለደ አየሁ፥ ትላልቅ ቀንዶችም ነበሩት፥ የምድር አራዊትም ሁሉ የሰማይም ወፎች ሁሉ ይፈሩት ነበር፥ ሁልጊዜም ይለምኑት ነበር።

38. ትውልዳቸውም ሁሉ እስኪለወጥ ድረስ አየሁ፥ ሁሉም ነጭ ወይፈኖች ሆኑ፥ ከእነርሱም ፊተኛው ጠቦት ሆነ፥ ያውም በግ ታላቅ እንስሳ ሆነ፥ በራሱም ላይ ታላላቅ ጥቁር ቀንዶች ነበሩት። የበጎችም ጌታ በእርሱና በበሬዎች ሁሉ ደስ አለው። 39. በመካከላቸውም ተኛሁ፥ ነቅቼም ሁሉን አየሁ።

40. ተኝቼም ያየሁት ራእይ ይህ ነው ነቅቼም የጽድቅን ጌታ ባርኩት ክብርንም ሰጠሁት።

41. በታላቅ ልቅሶም አለቀስኩ፥ እንባዬም መታገሥ እስከማልችል ድረስ አልቆመም፤ ባየሁም ጊዜ ስላየሁት ፈሰሰ። ሁሉም ነገር ይመጣል እና ይፈጸማልና, እና ሁሉም ነገር እንደ ቅደም ተከተላቸው የሰዎች ድርጊት ተገለጠልኝ.

42. በዚያችም ሌሊት የፊተኛውን ሕልም አሰብሁ፥ ራእይንም አይቻለሁና ስለ እርሱ አለቀስኩ ደነገጥሁም።

ምዕራፍ 91

1. አሁንም፥ ልጄ ማቱሳላ ሆይ፥ ወንድሞችህን ሁሉ ወደ እኔ ጥራ፥ የእናትህንም ልጆች ሁሉ ወደ እኔ ሰብስብ። ቃሉ ይጠራኛልና፥ መንፈስም በእኔ ላይ ፈሰሰ ለዘላለም የሚያገኛችሁን ሁሉ አሳይ ዘንድ።

2፡- በዚያም ማቱሳላ ሄዶ ወንድሞቹን ሁሉ ወደ እርሱ ጠራ፥ ዘመዶቹንም ሰበሰበ።

3. ለጽድቅም ልጆች ሁሉ ተናገራቸው እንዲህም አለ፡ — እናንተ የሄኖክ ልጆች፣ የአባታችሁን ቃል ሁሉ ስሙ፣ የአፌንም ቃል በትክክል ስሙ። እመክራችኋለሁና እላችኋለሁና፥ ወዳጆች ሆይ፥ ጽድቅን ውደዱ በእርሱም ተመላለሱ።

4. በሁለት ልብ ወደ ቅንነት አትቅረቡ፥ ሁለትም ልብ ካላቸው ጋር አትተባበሩ፥ ልጆቼ ሆይ፥ በጽድቅ ተመላለሱ። በመልካም ጎዳናም ይመራሃል ጽድቅም ባልንጀራህ ይሆናል።

5. ግፍ በምድር ላይ እንዲበዛ፥ በምድርም ላይ ታላቅ ቅጣት እንዲፈጸም፥ ዓመፃም ሁሉ እንዲጠፋ አውቃለሁና፥ ከሥሩም ትጠፋለች፥ መዋቅርዋም ሁሉ ይጠፋል።

6. ዓመፃም በምድር ላይ እንደ ገና ትፈፀማለች፥ የዓመፅና የግፍ ሥራ ሁሉ፥ መተላለፍም በሁለት እጥፍ ይበልጣል።

7. ኃጢአትና ዓመፃ ስድብም፥ ዓመፃም በሥራ ሁሉ ሲበዛ፥ ክህደትና መተላለፍ ርኵሰትም በበዛ ጊዜ ታላቅ ቅጣት ከሰማይ ይመጣል በእነዚህም ሁሉ ላይ ቅዱሱ ጌታ በመዓትና በተግሣጽ ይወጣል። በምድር ላይ ፍርድን አስፈጽም.

8. በዚያም ወራት ግፍ ከሥሩም የዓመፅም ሥር ከሸንገላ ጋር ይጠፋል ከሰማይም በታች ይደመሰሳሉ።

9. የአሕዛብም ጣዖታት ሁሉ ይተዋሉ፥ መቅደሶችም በእሳት ይቃጠላሉ፥ ከምድርም ሁሉ ያስወግዳሉ፥ ወደ እሳትም ፍርድ ይጣላሉ፥ በቍጣና በጽኑ ፍርድም ይጠፋሉ ለዘላለም።

10. ጻድቃንም ከእንቅልፋቸው ይነሳሉ ጥበብም ተነሥታ ትሰጣቸዋለች።

11.ከዚያም በኋላ የዓመፃ ሥሩ ይቈረጣል ኃጢአተኞችም በሰይፍ ይጠፋሉ ። . . በየቦታው ካሉ ተሳዳቢዎች ይጠፋሉ፥ ዓመፅንም የሚያቅዱና የሚሳደቡ በሰይፍ ይጠፋሉ.

12.ከዚያም በኋላ ስምንተኛው ሱባዔ ሌላ ይሆናል እርሱም ጽድቅ ነው፥ ሰይፍም ይሰጣታል በአፋኞችም ላይ የጽድቅ ፍርድ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአተኞችም በጻድቃን እጅ ይሰጣሉ።

13.በቅርቡም በጽድቃቸው ቤቶችን ይገነባሉ፥ ለዘላለምም ክብር ለታላቁ ንጉሥ ቤት ይሠራል።

14. የሰው ልጆችም ሁሉ ወደ ቅን መንገድ ይመለከታሉ። ከዚያም በኋላ፣ በዘጠነኛው ሳምንት፣ የጽድቅ ፍርድ ለዓለም ሁሉ ይገለጣል፣ የኃጢአተኞችም ሥራ ሁሉ ከምድር ሁሉ ይጠፋል፣ ዓለምም ለጥፋት ይጻፋል።

15. ከዚህም በኋላ በአሥረኛው ሳምንት በሰባተኛው ክፍል ታላቁ የዘላለም ፍርድ ይሆናል ይህም በመላእክት መካከል ይበቀላል።

16. ፊተኛይቱም ሰማይ ያልፋል፥ አዲስም ሰማይ ይገለጣል፥ የሰማይም ኃይል ሁሉ ሰባት እጥፍ ብርሃንን ይሰጣል።

17.ከዚያም በኋላ ለዘለዓለም ቍጥር የሌላቸው ብዙ ሱባኤዎች ይሆናሉ ሁሉም በበጎነት በጽድቅም ይሆናሉ ኃጢአትም ለዘላለም አይታሰብም።

18. አሁንም፥ ልጆቼ ሆይ፥ እላችኋለሁ፥ የጽድቅንም መንገድ የግፍንም መንገድ አሳያችኋለሁ። አዎን፣ የሚሆነውን ታውቁ ዘንድ እንደገና አሳያችኋለሁ።

19. አሁንም፥ ልጆቼ ሆይ፥ ስሙኝ፥ በጽድቅም መንገድ ሂዱ፥ በግፍም መንገድ አትሂዱ። በዓመፅ መንገድ የሚሄዱ ሁሉ ለዘላለም ይጠፋሉና ።

ምዕራፍ 92

1. በሄኖክ የተጻፈው መጽሃፍ -ሄኖክ በምድር ላይ ለሚኖሩ ልጆቼ ሁሉ የሰው ሁሉ የተመሰገነ የምድርም ሁሉ ዳኛ የሆነ ይህን ፍጹም የሆነ የጥበብ ትምህርት ጻፈ። ለመጪው ትውልድም ቅንነትንና ሰላምን የሚጠብቅ።

2. መንፈሳችሁ ስለ ዘመኑ አይታወክ; ቅዱሱና ታላቁ ለሁሉ ቀንን ወስኗልና ።

3. ጻድቅም ከእንቅልፍ ይነሣል፥ ተነሥቶም በጽድቅ መንገድ ይሄዳል፥ መንገዱም ንግግሩም ሁሉ በዘላለማዊ ቸርነትና ጸጋ ይሆናል።

4. ለጻድቅ ይራራል የዘላለምንም ጽድቅ ይሰጠዋል ቸርነትንና ጽድቅን ይሰጠው ዘንድ ኃይልን ይሰጠዋል ። በዘላለም ብርሃንም ይሄዳል።

5. ኃጢአትም ለዘላለም በጨለማ ትጠፋለች፥ ከዚያ ቀንም ጀምሮ ለዘላለም አይታይም።

ምዕራፍ 93

1. ከዚህም በኋላ ሄኖክ ሰጠና ከመጻሕፍቱ መተረክ ጀመረ። ፴፫ እና ሄኖክ እንዲህ አለ፡ -‘ስለ ጽድቅ ልጆች እና ስለ አለም ምርጦች፣ እና ስለ ጽድቅ ተክል፣ እነዚህን እናገራለሁ፣ አዎን፣ እኔ ሄኖክ፣ ልጆቼ፣ እነግራችኋለሁ።

2. በሰማያዊ ራእይ እንደተገለጠልኝ፥ በቅዱሳን መላእክትም ቃል እንዳወቅሁ ከሰማያዊ ጽላትም እንደተማርሁ።

3. ሄኖክም ከመጻሕፍት ይተርክል ጀመር እንዲህም አለ፡ - እኔ በመጀመሪያው ሳምንት ሰባተኛው ተወልጄ ነበር፤ ፍርድና ጽድቅ ገና ጸንተው ሳለ።

4. ከእኔም በኋላ በሁለተኛው ሳምንት ታላቅ ክፋት ይነሳል ተንኰልም ይነሳሉ; በውስጧም የፊተኛው መጨረሻ ይኖራል። በእርሱም ሰው ይድናል;ፍጻሜውም ካለፈ በኋላ ዓመፃ ይበቅላል ለኃጢአተኞችም ሕግ ይደረጋል።

5. ከዚህም በኋላ በሦስተኛው ሳምንት ሲቃረብ አንድ ሰው የጽድቅ ተክል ሆኖ ይመረጣል,እናም የእሱ ዘር ለዘላለም የጽድቅ ተክል ይሆናል.

6፡- ከዚህም በኋላ በአራተኛው ሳምንት የቅዱሳኑና የጻድቃን ራእይ ይገለጣል፥ ለልጅ ልጅም ሁሉ ሕግና ቅጥር ይደረግላቸዋል።

7. ከዚህም በኋላ በአምስተኛው ሳምንት በቀረበ ጊዜ የክብርና የግዛት ቤት ለዘለዓለም ይሠራል።

8. ከዚህም በኋላ በስድስተኛው ሳምንት በእርሱ የሚኖሩ ሁሉ ይታወራሉ የሁሉም ልብ ጥበብን ይተዋል.በእርሷም ውስጥ ሰው ይወጣል;በቅርቡም የግዛት ቤት በእሳት ይቃጠላል፤ የተመረጠውም ሥር ዘር ሁሉ ይበታተናል።

9. ከዚህም በኋላ በሰባተኛው ሳምንት ከሃዲ ትውልድ ይነሣል፥ ሥራውም ብዙ ይሆናል፥ ሥራውም ሁሉ ከሓዲ ይሆናል።

10.በቅርቡም ከዘላለም የጽድቅ ተክል የተመረጡ ጻድቃን ሆነው ይመረጣሉ፤ ስለ ፍጥረቱ ሁሉ ሰባት እጥፍ ትምህርትን ይቀበላሉ።

11. ከሰው ልጆች ሁሉ ሳይደነግጥ የቅዱሱን ቃል ሊሰማ የሚችል ማን ነው? ሀሳቡንስ ማን ሊያስብ ይችላል?የሰማይንም ሥራ ሁሉ የሚያይ ማን ነው?

12. እና ሰማይን የሚያይ እና የሰማይን ነገር የሚያውቅ እና ነፍስን ወይም መንፈስን አይቶ ነፍስን ወይም መንፈስን ማየት የሚችል ወይም ወደ ላይ ወጥቶ መጨረሻቸውን ሁሉ አይቶ የሚያስብ ወይም የሚፈጽም ሰው እንዴት ይኖራል። እነሱን ?

13. ከሰዎችም ሁሉ የምድር ስፋትና ርዝመት ምን እንደ ሆነ የሚያውቅ ማን ነው የሁሉም መስፈሪያ የታየው ማን ነው?

14. ወይስ የሰማይን ርዝመትና ከፍታዋም በምን ላይ እንደተመሠረተች፥ የከዋክብትም ቍጥር ምን ያህል ታላቅ እንደሆነ ፥ አብሪዎችም ሁሉ የሚያርፉበትን የሚያውቅ አለን ?

ምዕራፍ 94

1. አሁንም እላችኋለሁ፥ ልጆቼ ሆይ፥ ጽድቅን ውደዱ በእርስዋም ተመላለሱ። የጽድቅ መንገድ ተቀባይነት ይገባዋልና፤ የዓመፅ መንገድ ግን በድንገት ይጠፋል ይጠፋል።

2. ለአንዳንድ ትውልድም ሰዎች የዓመፅና የሞት መንገድ ይገለጣል፥ ከእነርሱም ይርቃሉ አይከተሏቸውምም።

3. አሁንም ለጻድቃን እላችኋለሁ፥ በግፍ መንገድ ወይም በሞት መንገድ አትሂዱ፥ እንዳትጠፉም ወደ እነርሱ አትቅረቡ።

4. ነገር ግን ለራሳችሁ ጽድቅንና የተመረጠን ሕይወት ፈልጉ እና ምረጡ፥ በሰላምም ጎዳና ተመላለሱ፥ ትኖራላችሁም ትሳካላችሁም።

5. ቃሎቼንም በልባችሁ አሳብ ያዙ ከልባችሁም ይታወሱ ዘንድ አትፍቀዱላቸው። ኃጢአተኞች ጥበብን ክፉን እንዲያደርጉ ሰዎችን

እንደሚፈትኑ አውቃለሁና ስፍራም እንዳትገኝባት ፈተናም እንዳይቀንስባት።

6. ዓመፅንና ግፍን ለሚሠሩ ተንኰልንም መሠረት ለሚያደርጉ ወዮላቸው። ድንገት ይወድቃሉና ሰላምም የላቸውም።

7. ቤታቸውን በኃጢአት ለሚሠሩ ወዮላቸው; ከመሠረታቸው ሁሉ ይገለበጣሉ፥ በሰይፍም ይወድቃሉ። በፍርድም ወርቅና ብር የሚገዙ በድንገት ይጠፋሉ።

8. ወዮላችሁ እናንተ ባለጠጎች፥ በገንዘባችሁ ታምነዋችኋልና፥ ከሀብቶቻችሁም ትሄዳላችሁ፥ በባለጠግጋችሁም ዘመን ልዑልን ስላላወቃችሁ።

9. ስድባችሁንና ዓመፃን ሠርታችኋል፥ ለእርድ ቀንና ለጨለማው ቀንና ለታላቅ ፍርድ ቀን ተዘጋጅታችኋል።

10. እንዲህ እናገራለሁ እነግራችኋለሁ፡ -የፈጠረችሁ ያጠፋችኋል፥ ለውድቀታችሁም ምሕረት የለም፥ ፈጣሪያችሁም በመጥፋታችሁ ደስ ይለዋል።

11. በዚያም ወራት ጻድቃኖቻችሁ ለኃጢአተኞችና ለኃጢአተኞች ነቀፋ ይሆናሉ።

ምዕራፍ 95

1. ምነው ዓይኖቼ እንደ ውኃ ደመና በኾኑ፥ በአንተ ላይም አለቅስ ዘንድ፥ እንባዬንም እንደ ውኃ ደመና ባፈስስሁ፥ ከልቤ ጭንቀት አርፍ ዘንድ!

2. ስድብንና ክፋትን እንድትሠራ ማን ፈቀደላችሁ? ስለዚህ እናንተ ኃጢአተኞች፥ ፍርድ ያገኛችኋል።

3. ጻድቃን ሆይ፥ ኃጢአተኞችን አትፍሩ። እንደ ፈቃድህ እንድትፈርድባቸው እግዚአብሔር በእጃችሁ አሳልፎ ይሰጣችኋልና።

4. የማይገለበጥ ነቀፋን የምታፈስስ ወዮላችሁ፤ እንግዲህ ከኃጢአታችሁ የተነሣ ፈውስ ከእናንተ ይራቅ።

5. ባልንጀራህን በክፉ የምትመልስ ወዮልህ፤ እንደ ሥራችሁ ትመነዳላችሁና።

6. እናንተ የሐሰት ምስክሮች ኃጢአትንም ለሚመዝኑ ወዮላችሁ፥ በድንገት ትጠፋላችሁና።

7. እናንተ ኃጢአተኞች፥ ጻድቃንን ስለምታሳድዱ፥ ወዮላችሁ። እናንተ በግፍ ትሰዳላችሁና ትሰደዳላችሁና ቀንበሩም ይከብባችኋል።

ምዕራፍ 96

1. ጻድቃን ሆይ፥ ተስፋ አድርጉ። ኃጢአተኞች በፊታችሁ በድንገት ይጠፋሉና፥ እንደምኞታችሁም በእነርሱ ላይ ትገዛላችሁ።

2. በኃጢአተኞችም መከራ ቀን ልጆቻችሁ እንደ ንስር ይወጣሉ፥ ከአሞራዎችም ከፍ ከፍ ይላሉ፥ እናንተም ትወጣላችሁ ወደ ምድርም ጉድፍ ወደ ዓለቱ ስንጥቅ ትገባላችሁ። ለዘለዓለም በዓመፀኞች ፊት እንደ ኮኖች፣ በእናንተም ምክንያት አለቆች ያለቅሳሉ፣ ያለቅሳሉም።

3. ስለዚህ እናንተ መከራ የተቀበለባችሁ አትፍሩ። ፈውስ እድል ፈንታህ ይሆናልና፣ ብሩህ ብርሃንም ያበራልሃል፣ የዕረፍትንም ድምፅ ከሰማይ ትሰማለህ።

4. እናንተ ኃጢአተኞች፥ ወዮላችሁ፥ ባለጠግነታችሁ እንደ ጻድቃን ያስመስላችኋልና፥ ነገር ግን ልባችሁ ኃጢአተኞች እንደ ሆናችሁ ይወቅሳችኋል፤ ይህም እውነታ ለክፉ ሥራችሁ መታሰቢያ በእናንተ ላይ ምስክር ይሆናል።

5. አንተ የስንዴውን ምርጥ የምትበላ በትልቅም ጽዋ የወይን ጠጅ ለምትጠጣ፥ ትሑታንንም በኃይልህ የምትረግጥ፥ ወዮልህ።

6. እናንተ ከምንጩ ሁሉ ውኃ ለምትጠጡ ወዮላችሁ፤ በድንገት ትጠፋላችሁ ትጠወማላችሁና፥ የሕይወትን ምንጭ ስለምትተዉ።

7. ዓመፃን ለምታታልሉ ለምትሳደቡም ወዮላችሁ፤ ለክፉ መታሰቢያ ይሆንባችኋል።

8. እናንተ ኃያላን፥ ጻድቁን በኃይል የምታስጨንቁ፥ ወዮላችሁ። የጥፋትህ ቀን ይመጣልና። በዚያም ወራት በፍርድህ ቀን ለጻድቃን ብዙና መልካም ቀኖች ይመጣሉ።

ምዕራፍ 97

1. ጻድቃን እመኑ፡ ኃጢአተኞች ይፈሩ በዐመፃም ቀን ይጠፋሉ።

2.እናንተ ኃጢአተኞች ልዑል ጥፋታችሁን እንደሚያስብ የሰማዩም መላእክት በመጥፋታችሁ ደስ እንደሚላቸው በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን።

3. እናንተ ኃጢአተኞች፥ ምን ታደርጋላችሁ በፍርድ ቀንም የጻድቃንን ጸሎት ድምፅ ስትሰሙ ወዴት ትሸሻላችሁ?

4. እናንተም የኃጢአተኞች ወዳጆች ነበራችሁ የሚለው ቃል ምስክር የሆነባቸው እንደ እነርሱ ትሆናላችሁ።

5. በዚያም ወራት የጻድቃን ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ትደርሳለች፥ የፍርድህም ወራት ይመጣላችኋል።

6. የዓመፃችሁም ቃል ሁሉ በታላቁ ቅዱስ ፊት ይነበባል፥ ፊታችሁም በኀፍረት ይሸፈናሉ፥ እርሱም በዓመፅ ላይ የተመሰረተውን ሥራ ሁሉ ይጥላል።

7. እናንተ ኃጢአተኞች፥ በውቅያኖስ መካከልና በደረቅ ላይ የምትኖሩ፥ መታሰቢያችሁም በእናንተ ላይ ክፉ ነው።

8. ብርና ወርቅን በዓመፃ የምትሰበስቡ፡ —ባለጠግ ሆነን ባለ ጠግነትም ሆነን፥ የምንፈልገውንም ሁሉ አግኝተናል፡ የምትል፥ ወዮላችሁ።

9፤ አሁንም ያሰብነውን እናድርግ፤ ብር ሰብስበናልና፥ በቤታችንም ገበሬዎች ብዙ ናቸው፤ ጎተራዎቻችንም እንደ ውኃ ሞልተዋል፤

10. ውሸቶቻችሁም እንደ ውኃ ይፈስሳሉ; ሀብታችሁ ከእናንተ ዘንድ ፈጥነህ ውጣ እንጂ አይጸናምና። ሁሉን በዓመፅ አግኝታችኋልና፥ ለትልቅ እርግማን ምትሰጣላችሁ።

ምዕራፍ 98

1. አሁንም ለጥበበኞችና ለሰነፎች እምላችኋለሁ፥ በምድር ላይ ብዙ ተሞክሮ ይኖርባችኋልና።

2. እናንተ ወንዶች ከሴት ይልቅ ጌጥን፥ ከድንግልም ይልቅ ባለ ባለቀለም ልብስ ልበሱ፤ በንግሥናና በታላቅነት በኃይልም፥ በብርና በወርቅ በሐምራዊም ልብስ፥ በክብርና በመብል ለብሰዋል። እንደ ውሃ ፈሰሰ ።

3. ስለዚህ በትምህርትና በጥበብ ይርቃሉ፥ ከንብረታቸውም ጋር አብረው ይጠፋሉ፤ ከክብራቸውና ከውበታቸውም ጋር በኀፍረትና

በመታረድ በታላቅም ድኅነት መንፈሳቸው ወደ እቶን ይጣላል።

4. እናንተ ኃጢአተኞች፥ ተራራ ለሴት ባሪያ እንደማይሆን፥ ኮረብታም ለሴት ባሪያ እንደማይሆን፥ እንዲሁ ኃጢአት በምድር ላይ እንዳልመጣ፥ ሰው ግን ፈጠረው እንጂ ማልሁላችሁ። ፤ የሚሠሩትም በታላቅ እርግማን ይወድቃሉ።

5. ለሴቲቱም መካንነት አልተሰጣትም፥ ነገር ግን በገዛ እጇ ሥራ ምክንያት ያለ ልጅ ትሞታለች።

6. እናንተ ኃጢአተኞች፥ ክፉ ሥራችሁ በሰማያት እንዲገለጥ፥ አንዳችም የግፍ ሥራችሁ እንዳይከድና እንዳይደበቅ በታላቁ ቅዱስ ማልሁላችሁ።

7. በመንፈሳችሁም አታስቡ፥ አታውቁም በልባችሁም አትናገሩ፥ ኃጢአትም ሁሉ ዕለት ዕለት በልዑል ፊት በሰማያት እንደ ተጻፈ እንዳታዩ አትናገሩ።

8. የምታስጨንቁበት ግፍ ሁሉ እስከ ፍርድ ቀን ድረስ በየቀኑ እንደ ተጻፈ ከዛሬ ጀምሮ ታውቃላችሁ።

9. እናንተ ደንቆሮዎች፥ በስንፍናችሁ ትጠፋላችሁና፥ በጥበበኞችም ላይ ትተላለፋላችሁና፥ ይህም እድል ፈንታ ፈንታችሁ እንዳይሆን፥ ወዮላችሁ።

10. አሁንም ለጥፋት ቀን እንደ ተዘጋጃችሁ እወቁ፤ ስለዚህ እናንተ ኃጢአተኞች፥ በሕይወት ለመኖር ተስፋ አታድርጉ፥ ነገር ግን ሄዳችሁ ትሞታላችሁ። ቤዛ አታውቁምና ; ለታላቁ የፍርድ ቀን፣ ለመከራ ቀን እና ለመንፈሳችሁ ታላቅ እፍረት ተዘጋጅታችኋልና።

11. እናንተ ዓመፃን የምትሠሩ ደምም የምትበሉ ልባችሁ የደነደነ፥ ወዮላችሁ፤ የምትበሉትና የምትጠጡት የምትጠግቡትም ከወዴት አላችሁ? ልዑል እግዚአብሔር በምድር ላይ ከበዛው ከመልካም ነገር ሁሉ። ስለዚህ ሰላም አይኖራችሁም።

12. እናንተ ዓመፃን የምትወዱ ወዮላችሁ፤ ስለ ምን ለራሳችሁ መልካም ተስፋ ታደርጋላችሁ? በጻድቃን እጅ እንድትሰጡ እወቁ፣ አንገቶቻችሁንም ይቆርጣሉ ይገድሉአችሁማል፥ አይምራችሁም።

13. በጻድቃን መከራ ደስ የምትሉ፥ ወዮላችሁ። መቃብር አይቆፈርላችሁምና።

14. የጻድቃንን ቃል የምትንቅ፥ ወዮላችሁ። ለሕይወት ተስፋ የላችሁምና።

15. በውሸትና በከንቱ ቃል የምትጽፍ ወዮላችሁ። ሰዎች እንዲሰሙአቸውና በባልንጀራቸው ላይ እግዚአብሔርን የማትፈሩ እንዲሆኑ ውሸታቸውን ይጽፋሉና።

16. ስለዚህ በድንገት ሞት ይሞታሉ እንጂ ሰላም የላቸውም።

ምዕራፍ 99

1. እግዚአብሔርን የማትታደርጉ፥ በሐሰትም ትምክሕት የምታደርጉ፥ የምታመሰግኑአቸውም ወዮላችሁ፤ ትጠፋላችሁ፥ የደስታም ሕይወት የላችሁም።

2. የጽድቅን ቃል ለሚቀይሩ የዘላለምንም ሕግ ለሚተላለፉ ኃጢአተኞችም ያልሆኑትን ለመምሰል ራሳቸውን ለሚለወጡ ወዮላቸው በምድር ላይ ይረገጣሉ።

3. በዚያም ወራት እናንተ ጻድቃን፥ ጸሎታችሁን ለመታሰቢያ አዘጋጁ፥ የኃጢአተኞችንም ኃጢአት በልዑል ፊት ያቀርቡ ዘንድ በመላእክት ፊት ምስክር አድርጋቸው።

4. በዚያም ወራት አሕዛብ ይነሳሉ የአሕዛብም ወገኖች በጥፋት ቀን ይነሳሉ.

5፡- በዚያም ወራት ድሆች ወጥተው ልጆቻቸውን ይወስዳሉ፥ ይተዋቸዋልም፥ ልጆቻቸውም በእነርሱ ይጠፋሉ፤ ደግሞም ገና የሚጠቡትን ልጆቻቸውን ይተዋሉ፥ ወደ እነርሱም አይመለሱም። ለሚወዷቸውም አይራራላቸውም።

6. ዳግመኛም፥ እናንተ ኃጢአተኞች፥ ኃጢአት ለዘለዓለም ደም መፋሰስ ቀን ተዘጋጅቶላችኋል።

7. ለድንጋይና ለወርቅና ከብር ለዕንጨትም ለድንጋዩም ለጭቃም ምስል የሚሰግዱ ርኵሳን መናፍስትንና አጋንንትንም የሚሰግዱ ለጣዖትም ሁሉ ያለ እውቀት የሚሰግዱ ከእነርሱ ምንም እርዳታ አያገኙም።

8. ከልባቸው ስንፍና የተነሣ እግዚአብሔርን የማያምኑ ይሆናሉ ዓይኖቻቸውም በልባቸው ፍርሃት በሕልማቸውም ራእይ ታውረዋል።

9. በእነዚህም ፈሪሃ አምላክ የሌላቸው ይሆናሉ። ሥራቸውን ሁሉ በሐሰት ሠርተዋልና፥ ለድንጋይም ሰግደዋልና ስለዚህ በቅጽበት ይጠፋሉና።

10. በዚያ ዘመን ግን የጥበብን ቃል የሚቀበሉና የሚያስተውሉ፥ የልዑልንም መንገድ የሚጠብቁ በጽድቁም መንገድ የሚሄዱ ሁሉ ብፁዓን ናቸው፥ ከኃጢአተኞችም ጋር እግዚአብሔርን የማያምኑ ናቸው። ይድናሉና።

11. በባልንጀሮችህ ላይ ክፋትን የምታስፋፋ ወዮልህ ; በሲኦል ትገደላለህና።

12. ለእናንተ የምታታልሉና ሐሰተኛ እርምጃዎችን የምታደርጉ፥ በምድርም ላይ ምሬትን የምታደርጉ፥ ወዮላችሁ። በእርሱ ፈጽመው ይጠፋሉና።

13. በሌሎች ድካም ቤታችሁን የምትሠሩ፥ የግንባታ ዕቃዎቻቸውም ሁሉ የኃጢአት ጡብና ድንጋዮች ለሆናችሁ፥ ወዮላችሁ። እላችኋለሁ፥ ሰላም አይኖራችሁም።

14. ለነዚያ የአባቶቻቸውን መስፈሪያና ዘላለማዊ ርስት ለካዱት ነፍሶቻቸውም ጣዖትን ለሚከተሉ ወዮላቸው። ዕረፍት የላቸውምና።

15. ዓመፃን ለሚያደርጉ ግፍንም ለሚረዱ ጎረቤቶቻቸውንም ለሚገድሉ እስከ ታላቁ ፍርድ ቀን ድረስ ወዮላቸው።

16. ክብራችሁን ይጥላልና፥ በልባችሁም ላይ መከራን ያመጣልና፥ ጽኑ ቍጣውንም ያስነሣል፥ ሁላችሁንም በሰይፍ ያጠፋችኋል። ቅዱሳኑና ጻድቃን ሁሉ ኃጢአታችሁን ያስባሉ።

ምዕራፍ 100

1፡- በዚያም ወራት አባቶችና ልጆቻቸው በአንድ ስፍራ ይመታሉ፥ ወንዝም ከደማቸው እስኪፈስ ድረስ ወንድሞች እርስ በርሳቸው ይሞታሉ።

2፡- ሰው ልጆቹንና የልጆቹን ልጆች እንዳይገድል እጁን አይከለክልምና፥ ኃጢአተኛም ከተከበረው ወንድሙ እጁን አይከለክልም፥ ከማለዳ ጀምሮ ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ እርስ በርሳቸው ይጣላሉ።

3. ፈረሱም በኃጢአተኞች ደም እስከ ጡት ድረስ ይሄዳል፥ ሰረገላውም ወደ ከፍታው ትገባለች።

4.በዚያም ወራት መላእክት ወደ ስውር ስፍራ ይወርዳሉ ኃጢአትንም ያወረደውን ሁሉ በአንድ ስፍራ ይሰበስባሉ፤ በኃጢአተኞችም ላይ ታላቅ ፍርድን ያደርግ ዘንድ ልዑል በዚያ በፍርድ ቀን ይነሣል።

5. በጻድቃንና በቅዱሳን ሁሉ ላይ እንደ ዓይን ብሌን ይጠብቃቸው ዘንድ ከቅዱሳን መላእክት መካከል ጠባቂዎችን ይሾማል ኃጢአትንና ኃጢአትን ሁሉ እስኪያጠፋ ድረስ ጻድቃንም ብዙ እንቅልፍ ቢያንቀላፉ። የሚፈሩት ነገር የላቸውም።
6. የዚያን ጊዜም የምድር ልጆች ጥበበኞችን በደኅና ያያሉ፥ የዚህን መጽሐፍም ቃል ሁሉ ያስተውላሉ፥ ሀብታቸውም በኃጢአታቸው መገለባበጥ ሊያድናቸው እንደማይችል ያውቃሉ።
7. እናንተ ኃጢአተኞች፥ በመከራ ቀን፥ ጻድቃንን የምታስጨንቁአቸው በእሳትም የምታቃጥሉአቸው፥ በመከራ ቀን ወዮላችሁ፤ እንደ ሥራችሁ ትከፈላላችሁ።
8. እናንተ ልባችሁ የደነደነ፥ ክፉን የምታስቡ፥ ስለዚህ ፍርሃት ይመጣባችኋል፥ የሚረዳችሁም የለም።
9. እናንተ ኃጢአተኞች፥ ስለ አፋችሁ ቃል፥ ስለ እጃችሁም ሥራ ስለ ኃጢአታችሁ ወዮላችሁ፥ ከእሳት ይልቅ የሚቃጠል በሚነድድ እሳት ታቃጥላላችሁ።
10. አሁንም ከመላእክት ስለ ኃጢአታችሁ በሰማይና ከፀሐይ ከጨረቃ ከከዋክብትም ሥራችሁን እንዲጠይቅ በምድር ላይ በጻድቃን ላይ ትፈርዳላችሁና።
11. ደመናም ሁሉ ጭጋጋም ጤዛም ዝናብም ሁሉ ይመሰክርብሃል። በአንተ ላይ እንዳይወርዱ ሁሉም ተይዘዋልና፥ ኃጢአታችሁንም ያስባሉ።
12. አሁንም ዝናቡ በእናንተ ላይ እንዳይወርድ ወይም ጠል እንዳይወርድባችሁ ወርቅና ብር ከአንቺ ተቀብሎ እንዳይቀር ስጦታ ስጡ።
13. ውርጭና በረዶ ከቀዝቃዛቸው ጋር፥ ውርጭም ሁሉ ችነፈርም ሁሉ በላያችሁ ጊዜ፥ በዚያ ወራት በፊታቸው መቆም አትችሉም።

ምዕራፍ 101

1. የሰማይ ልጆች፥ የልዑልም ሥራ ሁሉ፥ ሰማዩን ተመልከቱ፥ እርሱንም ፍሩ፥ በፊቱም ክፉን አታድርጉ።
2. የሰማይ መስኮቶችን ቢዘጋ፥ ዝናቡንና ጠልን በምድር ላይ እንዳይወርድ በእናንተ ምክንያት ቢከለክል፥ ምን ታደርጋላችሁ?
3. በሥራችሁም ቁጣውን ቢያወርድባችሁ አትለምኑትም። በጽድቁ ላይ ትዕቢተኛና የስድብ ቃል ተናግራችኋልና ስለዚህ ሰላም አታገኙም።
4. የመርከቦቹንም መርከበኞች መርከቦቻቸው በማዕበል እንዴት እንደሚናወጡ በነፋስም እንደሚናወጡ በጽኑም መከራ ውስጥ እንዳሉ አታዩምን?
5. እናም መልካም ንብረታቸው ሁሉ ከእነርሱ ጋር በባሕር ላይ ስለሚሄድ እና ባሕሩም ይውጣቸው ዘንድ እና በውስጣቸውም ይጠፋሉ ብለው ክፉ የልብ ምኞቶች ስላላቸው ይፈራሉ።
6. ባሕር ሁሉና ውኃው ሁሉ መንቀሳቀሻውም ሁሉ የልዑል ሥራ አይደለምን?
7. ከተግሣጽም የተነሣ ፈራ ይደርቃልም፥ ዓሦቹና በውስጡ ያሉት ሁሉ ይሞታሉ። እናንተ ግን በምድር ያላችሁ ኃጢአተኞች አትፍሩት።
8. ሰማይንና ምድርን በውስጣቸውም ያለውን ሁሉ የፈጠረው አይደለምን? በምድርና በባሕር ውስጥ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ማስተዋልንና ጥበብን የሰጠ።
9. የመርከቦቹ መርከበኞች ባሕርን አይፈሩምን? ኃጢአተኞች ግን ልዑልን አይፈሩም።

ምዕራፍ 102

1. በዚያም ወራት ጽኑ እሳትን በመጣባችሁ ጊዜ፡ — ወዴት ትሸሻላችሁ? መድኃኒትንስ ወዴት ታገኛላችሁ? በእናንተም ላይ ቃሉን በተናገረ ጊዜ አትሸበሩምን?
2. ብርሃን ሰጪዎችም ሁሉ በታላቅ ፍርሃት ይደነግጣሉ፤ ምድርም ሁሉ ትናወጣለች ደነገጠችም ትደነግጣለች።
3. መላእክቱም ሁሉ ትእዛዛቸውን ይፈጽማሉ ከታላቁም ክብር ፊት ራሳቸውን ይሰውራሉ የምድርም ልጆች ይንቀጠቀጣሉ ይንቀጠቀጡማል። እናንተ ኃጢአተኞች ለዘላለም ትረገማላችሁ፥ ሰላምም የላችሁም።
4. እናንተ የጻድቃን ነፍሳት አትፍሩ በጽድቅም የሞቱትን ተስፋ አድርጉ።
5. ነፍስህም በኀዘን ወደ ሲኦል ብትገባ አትዘን፥ በሕይወታችሁም ሥጋችሁ እንደ ቸርነትህ ባይሆን፥ ነገር ግን የኃጢአተኞች ፍርድ የሚቀጣበትን ቀን፥ የእርግማንና የቅጣትንም ቀን ጠብቅ።
6. በምትሞቱም ጊዜ ኀጢአተኞች በእናንተ ላይ ይናገራሉ፡ -እኛ እንደምን ሞት ጻድቃን ኾናችሁ ሙቱ። ለሥራቸውስ ምንን ይጠቅማሉ?
7.እነሆ፣ እኛ ደግሞ እንዲሁ በሐዘንና በጨለማ ይሞታሉ፤ ከእኛም የሚበልጡ ምን አሏቸው? ከአሁን ጀምሮ እኩል ነን።
8. እና ምን ይቀበላሉ እና ለዘላለምምን ያዩታል? እነሆ፥ እነርሱ ደግሞ ሞተዋል፥ ከእንግዲህም ወዲህ ለዘላለም ብርሃን አያዩም።
9. እላችኋለሁ፥ እናንተ ኃጢአተኞች፥ ልትበሉና ልትጠጡ፥ ትዘርፉና ኃጢአትንም ትበላላችሁ፥ ራቁታቸውንም ገፈፋችሁ፥ ባለጠግነትንም ታገኛላችሁ መልካሞችንም ቀኖች ልታዩ ትችላላችሁ።
10. ጻድቃን ፍጻሜያቸው እንደ ተፈጸመ አይታችኋልን?
11. ነገር ግን ጠፍተው እንዳልነበሩ ሆኑ መንፈሳቸውም በመከራ ወደ ሲኦል ወረደ።

ምዕራፍ 103

1. አሁንም ለአንተ ጻድቅ ሆይ በገዥነት ላይ ባለው በታላቁና በተከበረው በኃያልም ክብር ምያለሁ በታላቅነቱም ማልሁህ።
2. ምሥጢርን አውቃለሁ የሰማይንም ጽላቶች አንብቤአለሁ ቅዱሳት መጻሕፍትንም አይቻለሁ ተጽፎባቸውም ተጽፎባቸው አግኝቻለሁ።
3. በጎነት ሁሉ ደስታም ክብርም ሁሉ ተዘጋጅቶላቸው በጽድቅም ለሞቱት መንፈሶች ተጽፎአልና ለድካማችሁም ብድራት ብዙ መልካም ነገር ይሰጣችሁ ዘንድ ዕጣችሁም እጅግ የበዛ እንዲሆን የሕያዋን ዕጣፈንታ።
4. በጽድቅም የሞቱት መናፍስት ሕያዋን ይሆናሉ ደስም ይላቸዋል መንፈሳቸውም አይጠፋም መታሰቢያቸውም ከታላቁ ፊት እስከ ዓለም ትውልድ ሁሉ ድረስ አይጠፋም ስለዚህ ትዕቢታቸውን ወደ ፊት አይፍሩ።
5. እናንተ ኃጢአተኞች በሞታችሁ ጊዜ፥ በኃጢአታችሁ ባለ ጠግነት ብትሞቱ፥ እንደ እናንተም ያሉ ስለ እናንተ፡ — ኃጢአተኞች ብፁዓን ናቸው ዕድሜአቸውን ሁሉ አይተዋልና።
6. በብልጽግናና በብልጽግና እንደ ሞቱ፥ በሕይወታቸውም መከራንና መገዳደልን አላዩም።

በክብርም ሞተዋል በሕይወታቸውም ዘመን ፍርድ አልደረሰባቸውም።
7.ነፍሳቸው ወደ ሲኦል እንድትወርድ፥ በታላቅም መከራቸው ምስኪኖች እንዲሆኑ እወቁ።
8.ነፍሳችሁም ጽኑ ፍርድ ወዳለበት ወደ ጨለማና ወደ እስራት ወደ ሚነድድ ነበልባልም ይገባሉ። ታላቁ ፍርድም ለዓለም ትውልድ ሁሉ ይሆናል። ሰላም ስለሌላችሁ ወዮላችሁ።
9.በሕይወት ስላሉት ጻድቃንና በጎ አድራጊዎች እንዲህ አትበል፡ — በመከራችን ጊዜ ደከምን፥ መከራንም ሁሉ አገኘን፥ ብዙ ክፉ ነገር አግኝተናል ጠፋንም፥ ጥቂቶች ሆንን መንፈሳችንም ታናሽ ሆነናል።
10. ጠፋን በቃልም የሚረዳን አላገኘንም፤ መከራን ተቀበልን ጠፋንም፥ ዕለት ዕለትም ሕይወትን ለማየት ተስፋ አላደረግንም።
11.ራስ እንሆን ዘንድ ተስፋ አደረግን፥ ጅራትም ሆንን፤ ደከምን በድካማችንም አልረካም። እኛም የኃጢአተኞችና የዓመፀኞች መብል ሆንን፥ ቀንበራቸውንም በላያችን ጫኑ።
12. የጠሉንና የመቱን ገዙን፤ ለሚጠሉን አንገታችንን አጎንብሰናል፤ እነርሱ ግን አላዘኑልንም።
13. አምልጠን እንድናርፍ ከእነርሱ ልንሸሽ ወደድን፥ የምንሸሽበትም ከእነርሱም የምንድንበት አላገኘንም።
14. በመከራችንም አለቆች አጉረመረሙ፥ በበሉንም ላይ ጮኹ፥ ነገር ግን ጩኸታችንን አልሰሙም፥ ቃላችንንም አልሰሙም።
15.የዘረፉንንና የበሉንን ያሳነሱንም ረዱን። ጭቆናቸውንም ደብቀው የበሉንና የበተኑንና የገደሉንን ቀንበር ከእኛ ላይ አላራቁብንም፤ ግድያቸውንም ደበቁ፥ እጃቸውንም በላያችን እንዳነሡ አላሰቡም።

ምዕራፍ 104

1. እኔ እምላችኋለሁ፥ መላእክት በሰማያት ከታላቁ ክብር በፊት ለበጎነት እንዲያስቡአችሁ፥ ስማችሁም በታላቁ ክብር ፊት ተጽፎአል።
2. ተስፈኛ ሁን; ቀድሞ በመከራና በመከራ አፍራችሁ። አሁን ግን እንደ ሰማይ ብርሃናት ታበራላችሁ፣ ታበራላችሁ ትታዩማላችሁ፣ የሰማይም ደጃፍ ይከፈትላችኋል።
3. በጩኸትህም ለፍርድ ጩኽ፥ እርሱም ይገለጥልሃል። መከራችሁ ሁሉ በአለቆችና በዘረፉአችሁም ላይ ይጐበኛሉና።
4. እንደ ሰማይ መላእክት ታላቅ ደስታ ታገኛላችሁና ተስፋችሁን አትቁረጡ።
5. ምን ታደርጋለህ?በታላቁ የፍርድ ቀን መደበቅ የለብህም እናም እንደ ኃጢአተኞች አትገኝም፣ እናም የዘላለም ፍርድ ለአለም ትውልዶች ሁሉ ከእናንተ የራቀ ይሆናል።
6. አሁንም እናንተ ጻድቃን ሆይ፥ ኃጢአተኞች በመንገዳቸው እየበረቱ ሲሄዱ ባያችሁ ጊዜ አትፍሩ፤ ከእነርሱ ጋር አትተባበሩ፥ ነገር ግን ከዓመፃቸው ራቅ። የሰማይ ሠራዊት ወዳጆች ትሆናላችሁና።
7. እናንተ ኃጢአተኞች፡ — ኃጢአታችን ሁሉ አይመረመርም አይጻፍም ብትሉም፥ ነገር ግን ኃጢአታችሁን ሁሉ በየቀኑ ይጽፋሉ።
8. እና አሁን ብርሃን እና ጨለማ፣ ቀንና ሌሊት፣ ሁሉንም ኃጢአቶቻችሁን እንድታዩ አሳያችኋለሁ።
9. በልባችሁም እግዚአብሔርን የማያምኑ አትሁኑ፥ አትዋሹም፥ የቀናውንም ቃል አትቀይሩ፥ የታላቁንም የቅዱሱን ቃል አትዋሹ፥ ጣዖቶቻችሁንም አትቁጠሩ። ውሸታችሁም ሁሉ ኃጢአታችሁም ሁሉ በታላቅ ኃጢአት እንጂ በጽድቅ አይደለምና።
10. አሁንም ይህን ምሥጢር አውቄአለሁ፣ ኃጢአተኞች በብዙ መንገድ የጽድቅን ቃል ይለውጣሉ፣ እናም ክፉ ቃል ይናገራሉ፣ ይዋሻሉ፣ ታላቅ ሸንገላንም ያደርጋሉ፣ ስለ ቃላቸውም መጽሐፍ ይጽፋሉ።
11. ነገር ግን ቃሌን ሁሉ በእውነት በቋንቋቸው ሲጽፉ፥ ከቃሌም ምንም ሳያስቀሩ ወይም ሳያጎድፉ፥ ነገር ግን አስቀድሜ ስለ እነርሱ የመሰከርሁትን ሁሉ በእውነት ጻፉ።
12. ከዚያም ሌላ ምሥጢር አውቃለሁ፣ መጻሕፍት ለጻድቃንና ለጥበበኞች ደስታና ጽድቅ እንዲሁም ለብዙ ጥበብ ምክንያት ይሆናሉ።
13. ለነርሱም መጽሐፎችን ይሰጧቸዋል፤ በነሱም ያምናሉ በነሱም ይደሰታሉ፤ ከዚያም ከርሷ የጽድቅን መንገድ የተማሩ ጻድቃን ሁሉ ይመነዳሉ።

ምዕራፍ 105

1. በዚያም ወራት እግዚአብሔር ለምድር ልጆች እንዲጠሩና ስለ ጥበባቸው እንዲመሰክሩላቸው አዘዛቸው፡ — አሳያቸው። እናንተ መሪዎቻቸውና በምድር ሁሉ ላይ ምንዳ ናችሁና።
2. እኔና ልጄ በሕይወታቸው ውስጥ በቅን መንገድ ለዘላለም ከእነርሱ ጋር እንተባበራለን; ሰላምም ይሆንላችኋል፤ እናንተ የቅን ልጆች ደስ ይበላችሁ። ኣሜን።

ምዕራፍ 106

1፡- ከጥቂት ቀንም በኋላ ልጄ ማቱሳላ ለልጁ ለላሜሕ ሚስት አገባ፥ ከእርሱም ፀነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች።
2፡- ሰውነቱም እንደ በረዶ ነጭ፡ እንደ ጽጌረዳ አበባም ቀይ ነበረ፥ የራሱም ጠጉርና ቍልፋኑ እንደ የበግ ጠጉር ነጭ፡ ዓይኖቹም ያማሩ ነበሩ። ዓይኖቹንም በገለጠ ጊዜ ቤቱን ሁሉ እንደ ፀሐይ አበራው፤ ቤቱም ሁሉ ብሩህ ሆነ።
3. በአዋላጅቱም እጅ ተነሥቶ አፉን ከፍቶ ከጽድቅ ጌታ ጋር ተነጋገረ።
4፡- አባቱ ላሜሕም ፈርቶ ሸሸ፥ ወደ አባቱም ማቱሳላ መጣ።
5፡- እርሱም፡ — ከሰው የተለየ፥ የሰማይንም አምላክ ልጆች የሚመስል እንግዳ ልጅ ወለድሁ። ተፈጥሮውም የተለየ ነው እንደኛም አይደለም ዓይኖቹም እንደ ፀሐይ ጨረሮች ናቸው ፊቱም የከበረ ነው።
6. ከመላእክት እንጂ ከእኔ የወጣ አይመስለኝም በዘመኑ በምድር ላይ ድንቅ ነገር እንዳይደረግ እፈራለሁ።
7. አሁንም፥ አባቴ ሆይ፥ መኖሪያው በመላእክት ዘንድ ነውና ወደ አባታችን ሄኖክ ትሄድ ዘንድ ከእርሱም እውነቱን ትማር ዘንድ እለምንሃለሁ እለምንሃለሁም።
8. ማቱሳላም የልጁን ቃል በሰማ ጊዜ ወደ እኔ እስከ ምድር ዳርቻ መጣ። እኔ በዚያ እንዳለሁ ሰምቶ ነበርና፥ ጮኾም ጮኸ፥ ድምፁንም ሰምቼ ወደ እርሱ መጣሁ። ፱ እናም እንዲህ አለው፡ - እነሆ፣ እኔ ልጄ፣ ለምን ወደ እኔ መጣህ?

9. እርሱም መልሶ፡ — በታላቅ ጭንቀት ምክንያት ወደ አንተ መጣሁ፥ ከሚያስፈራም ራእይ ቀርቤአለሁ።

10. አሁንም፥ አባቴ ሆይ፥ ስማኝ፤ ለልጄ ለላሜህ ወንድ ልጅ ተወልዶለታል፥ እርሱም የሚመስለው የለም፥ ተፈጥሮውም እንደ ሰው ባሕርይ አይደለም፥ የአካሉም ቀለም ከበረዶ ይልቅ ነጭ ነው። ከጽጌረዳ አበባ ይልቅ ቀላ፥ የራሱም ጠጉር ከነጭ የበግ ጠጉር ይልቅ ነጭ ነው፥ ዓይኖቹም እንደ ፀሐይ ጨረሮች ናቸው፥ ዓይኖቹንም ከፈተ፥ ከዚያም በኋላ ቤቱን ሁሉ አበራ።

11. በአዋላጆቹም እጅ ተነሥቶ አፉን ከፍቶ የሰማይን ጌታ ባረከ።

12. አባቱም ላሜሕ ፈርቶ ወደ እኔ ሸሸ፥ ከእርሱም እንደ ወጣ እንደ ሰማዩ መላእክት እንዲመስል አላመነም። እውነትንም ታስታውቀኝ ዘንድ እነሆ ወደ አንተ መጥቻለሁ።

13. እኔም ሄኖክ መለስኩለት፥ እንዲህም አልኩት፥ ጌታ በምድር ላይ አዲስ ነገር ያደርጋል፣ እናም ይህን በራዕይ አይቻለሁ፣ እናም በአባቴ ያሬድ ትውልድ አንዳንድ ሰዎች እንደ ሆኑ አሳውቅሃለሁ። የሰማይ መላእክት የጌታን ቃል ተላልፈዋል።

14.እነሆም ኃጢአትን ሠርተዋል ሕጉንም ተላልፈዋል ከሴቶችም ጋር ራሳቸውን ተባበሩ ከእነርሱም ጋር ኃጢአትን ሠሩ ከእነርሱም አንዳንዶቹን አግብተው በእነርሱ ልጆች ወለዱ።

15. በምድርም ላይ እንደ መንፈስ ሳይሆን እንደ ሥጋ ግዙፎችን ያፈራሉ ታላቅ ቅጣትም በምድር ላይ ይሆናል ምድርም ከርኩሰት ሁሉ ትነጻለች።

16. አዎን፣ ታላቅ ጥፋት በምድር ሁሉ ላይ ይመጣል፣ እናም የጥፋት ውሃና ታላቅ ጥፋት ለአንድ አመት ይሆናል።

17. ይህ ለአንተ የሚወለደው ልጅ በምድር ላይ ይቀራል ሦስቱም ልጆቹ ከእርሱ ጋር ይድናሉ፤ በምድር ላይ ያለው የሰው ልጅ ሁሉ ሲሞት እርሱና ልጆቹ ይድናሉ።

18. አሁንም የተወለደ በእውነት ልጁ እንደ ሆነ ለልጅህ ላሜሕ አስታውቀው ስሙንም ኖኅ ብለህ ጥራ። እርሱ ለእናንተ ይተወዋልና፥ እርሱና ልጆቹም በዘመኑ በምድር ላይ ስለሚፈጸሙት ኃጢአትና ስለ ዓመፃ ሁሉ በምድር ላይ ከሚመጣው ጥፋት ይድናሉ።

19. ከዚያም በኋላ በምድር ላይ አስቀድሞ ከተፈጸመው የበለጠ ዓመፃ ይሆናል። የቅዱሳንን ምሥጢር አውቃለሁና; እርሱ ጌታ አሳይቶኛልና አሳውቆኛልና በሰማያዊ ጽላቶችም አንብቤአቸዋለሁና።

ምዕራፍ 107

1.የጽድቅም ትውልድ እስኪነሣ ድረስ፥ መተላለፍም እስኪጠፋ፥ ኃጢአትም ከምድር ላይ እስኪያልፍ፥ መልካምም ሁሉ እስኪመጣበት ድረስ፥ ትውልድ ለትውልድ ይተላለፋል ተብሎ በእነርሱ ላይ ተጽፎ አየሁ።

2.አሁንም፥ ልጄ ሆይ፥ ሄደህ ይህ የተወለደው ልጅ በእውነት ልጁ እንደ ሆነ፥ ይህም ውሸት እንዳልሆነ ለልጅህ ላሜህ አስታውቀው።

3.ማቱሳላም የአባቱን የሄኖክን ቃል በሰማ ጊዜ ሁሉንም ነገር በስውር አሳይቶታልና፥ ተመልሶም አሳየው የዚያንም ልጅ ስም ኖኅ ብሎ ጠራው። ከጥፋት ሁሉ በኋላ ምድርን ያጽናናልና።

ምዕራፍ 108

1. ሄኖክ ለልጁ ማቱሳላ ከእርሱም በኋላ ለሚመጡት በመጨረሻው ዘመንም ሕጉን ለመጠበቅ የጻፈው መጽሐፍ ነው።

2. በጎ ያደረጋችሁ እነዚያን ቀኖች ጠብቃችሁ ክፉ አድራጊዎች እስኪጠፉ ድረስ ጠብቁ። የዓመፀኞችም ኃይላቸው መጨረሻ።

3. በእውነትም ኃጢአት እስኪያልፍ ድረስ ጠብቁ ስሞቻቸው ከሕይወት መጽሐፍና ከቅዱሳት መጻሕፍት ይደመሰሳሉና ዘራቸውም ለዘላለም ይጠፋል መንፈሳቸውም ይገደላል እነርሱም ይገደላሉ። በተመሰቃቀለ ምድረ በዳ በሆነ ስፍራ አልቅሱ፥ አልቅሱም፥ በእሳትም ያቃጥላሉ። በዚያ ምድር የለችምና።

4. በዚያም የማይታይ ደመና የሚመስል ነገር አየሁ; ከጥልቀቱ የተነሣ ማየት አልቻልኩምና፥ የእሳት ነበልባልም በደመቀ ሁኔታ ሲበራ፥ የሚያብረቀርቅ ተራራ የሚመስሉ ነገሮችም ሲሽከረከሩ አየሁ።

5፡- ከእኔም ጋር ከነበሩት ከቅዱሳን መላእክት አንዱን፡ — ይህ የሚያበራ ነገር ምንድን ነው? የሚነድ እሳት ነበልባል፥ የልቅሶና የልቅሶም የልቅሶም የኀዘንም ድምፅ እንጂ ሰማይ አይደለምና።

6፡- እርሱም እንዲህ አለኝ፡ — ይህ የምታየው ስፍራ የኃጢአተኞችና ተሳዳቢዎች፥ ዓመፃም የሚያደርጉት፥ እግዚአብሔርም በነቢያት አፍ የተናገረውን ሁሉ የሚያጣምሙ መናፍስት ተጥለዋል። ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች እንኳን።

7. መላእክቱ እንዲያነቧቸውና በኃጢአተኞችና በትሑታን መንፈስ ላይ ሥጋቸውንም ያሠቃዩትንና የተቀበሉትን የሚደርስባቸውን ያውቁ ዘንድ ከእነርሱ አንዳንዶቹ ተጽፎአልና በሰማይም ተጽፎአልና። በእግዚአብሔር ተከፍሏል; በክፉ ሰዎችም ያፈሩትን።

8.እግዚአብሔርን የወደዱ ወርቅንና ብርን ወይም በዓለም ያለውን መልካሙን ሁሉ ያልወደዱ ሥጋቸውን ግን ለመከራ አሳልፈው ሰጡ።

9. ከተፈጠሩም ጊዜ ጀምሮ የምድራዊ መብልን አልናፈቁም፥ ነገር ግን ሁሉን እንደ ማለፊያ እስትንፋስ ቆጠሩ፥ በዚያም ኑረዋል፤ ጌታም አብዝቶ ፈተናቸው፥ ስሙንም ይባርኩ ዘንድ መንፈሳቸው ንጹሕ ተገኘ።

10. ለእነርሱም የተሰጣቸውን በረከቶች ሁሉ በመጻሕፍት ውስጥ ተናግሬአለሁ። ፴፲ እናም በምድር ካሉት ህይወታቸው የበለጠ መንግሥተ ሰማያትን የወደዱ ሆነው ስለተገኙ፣ እና በክፉ ሰዎች ቢረገጡም፣ ስድብና ስድብ ገጥሟቸው እና ያፈሩ ስለነበር፣ ዋጋቸውን ሰጥቷቸዋል። እነርሱ ግን ባረኩኝ።

11. አሁንም ለብርሃን ትውልድ የሆኑትን የመልካሞችን መናፍስት እጠራለሁ፥ በጨለማም የተወለዱትን እለውጣቸዋለሁ፤ በሥጋ ለእነርሱ ታማኝነት የሚገባውን ክብር ያልተቀበሉትን እለውጣለሁ።

12. ቅዱሱንም ስሜን የወደዱትን በብርሃን አወጣቸዋለሁ፥ እያንዳንዱንም በክብሩ ዙፋን ላይ አስቀምጣለሁ።

13.ቍጥራቸውም ለሌለው ጊዜ ያማረ ይሆናል;ጽድቅ የእግዚአብሔር ፍርድ ነውና; በቅን መንገድ ማደሪያ ለምእመናን ታማኝነትን ይሰጣልና።

14. በጨለማ የተወለዱትንም ወደ ጨለማ ሲመሩ ያዩታል፥ ጻድቃንም ያማረ ይሆናሉ።

15. ኃጢአተኞችም ጮኹ። ኃጢአተኞችም ኾነው ያዩዋቸዋል።